

# The Shadow



Of

# Heavenly Things



# The Shadow



Prp四弋 | n吊 md

n-RandolP Dunn

P00\$叨叨小 氛9 卜d十岁小 P四黑)s《禽》.

nrm\$ 予四)

# Of

# Heavenly Things







Pl&n n馬》 氣小 | 小 ληA+η木 P+mG小 Pl&n n馬》 氣小 | 小 PlηAβ駟hA》 mζ | 〇c 〇β四 氣小 | 小v小

"P+十ζη叨 虫》 虫 予》 几予 〇予hhA d叨+αη四 〇叨》 &η弋 叨 〇》 λd〇予. λ》 s 9β | 予 Plm》 予 予》 几予 予》 几予 | 〇c

〇+〇巾卜 〇M甲吊 小nm n卜d予 | 〇C吊Jc 〇+ηH λ》 s 巾小 〇

PJd小》 n四 〇λ》 馬》 s 卜Z小甲吊 md小》 Pnd8 虫》 虫 mφ四 dβ i 小A mφ四 dβ 小dA  
》 mζ | 〇c P小v巾 〇小 " 〇 9β | 卜 氣9 λ中几A+叨ηβ λd叨 〇 〇 叨〇》 Hη λch》 . 氣+  
λ》 馬》 s P叨叨nζ予 λ》 馬》 s | m〇吊η予 9 〇小 〇黑叨η四 md小 n〇白甲卜 λη | 小 9β | 卜

2H弋 〇 | 〇c 》 mζ | 〇c 叨四m予 n+叨m 〇Ad 〇黑 md 叨叨dh λβ予A四 "

"PIV | 駟η〇c 氣9 四Ah早吊 m9予 氣9 予cη甲吊

1. 9β | 予 - (gr. Tuupos). Cη 5 14 A小木n λ馬四 )φGA "駟hA, λβ, 四Ah予, 四Ah予 | 小  
小hA9, 》 s\$ (小甲吊 (小甲吊).

2. md (& nrj). 吊dhβn 2:17, P+〇巾卜 Pηηη 卜 IV〇予 λ》 馬》 s 》 mζ | 〇C吊 "氣》 黑叨叨m〇〇小 md" 氣》 黑 〇 卜  
β | 〇GA "几甲弋 | 十岁 ηv》 ,md P 〇 | 小 电巾9 md 〇 ? 〇ndηd小 (〇η 8 5); λ个 P叨叨小 m< md | 小

| 〇C吊 - P | 〇C吊 四hA ηβ 〇 》 λβ黑d四 (〇η 10 1).

3. φ馬, 四ηJ, nc9+ md予 (grudehupdodigma) 氣9 n "md" Jc 〇叨+〇〇c mφ四 dβ 小dA  
〇η 8 5 5 (〇η. 9 23).

4. 四ηJ, 四Ah予, 四ηJ, 四hA, 9β | 予, 9β | 予 (grble. λ》 馬》 s P四黑J小 s》 禽》 "dλ 卜 2H λ》 s 四hA" P 〇 卜予  
〇ηG小》 9: 9. 〇四ηJ弋 卜Z小 氣ηηηηηηηc nη小》 氣》 禽》 i }n | W小 氣》 黑予d+叨Ah早 氣》 黑nd8+黑cA

十叨AA (〇η 11 19).

5. λ》 七七, 氣小 | 十岁 四ηJ, P叨叨dh+小, P叨H叨&, P叨H叨&, φ馬, nc9+md予 (prity. λ》 七早T), 氣9 "氣》 黑"  
四hA "十η木 P+十ζη叨, 〇β四" 》 s\$ "

名mCn 3 21.

λβ | 早吊 〇氣小 | 十岁 小h 小nm P+叨巾ζ卜 9 〇小, vH 卜, 〇小甲吊, H叨竺早吊, 十虫四予, 十虫四予, 氣四盆甲吊,  
十虫四予, 〇H+ . 丁予dchA H叨》 〇丁予dcm H叨》 小nm 〇叨η予予 9β | 早吊 氣9 mβ早吊 dβ P叨ηφmd小  
c〇n n〇β | 叨ζη scmJ, 四四ηη scmJ, (氣》 叨i H岁) -氣η-ηβs- 氣 | 巾 〇叨η叨 〇+c nζη小 小nm  
Pi ns T四〇c予 几+hcnc七》 Pl&巾 中A n馬》 几+hcnc七》 Pi ndn 七. P中A n馬 卜 几+hcnc七》 PηJA

λn+}P早吊 氛9 予c\吒甲吊 P叫A λn+}P予 氛9 予c\吒甲吊 9苹小. PGη苹小》 λn+}P予 d叨\$mc λ》 0几甲吊 氛9  
d叨φ0A Φβ弼四 d叨φ0A Φβ弼四

十φΠ卜. ̀̀ 十ΠΠC P叭吊A 叨n叨c comments nd 予c\吒甲节 气9 λn十}P早吊 Π十叨dn十 λn十}P予 λβN\𠮟.

λ𠮟𠮟 P巾小 A忿吊十Φηβ (C吒 5 12) 十η木十mc杰A (C吒 5 12). A\小木n ΠC吒 𠮟OG\$ 5 n虫mc 12 气m 21 气》 黑λP巾n 9β | 予 Phcn早n 9β | 予 n | | 小 甲9 甲9 叨》 Π黑吊 λ》 & | 小 Pλ𠮟 P𠮟𠮟GA Gn | 予 ηAΓβ | 予 ηAΓβ | 予 气9 卯予 nΠdd\小 ηAΓβ | 予 气9 卯予 n𠮟黑GA Phcn早n Gn | 予 Jc Π十}H, 气9 Pλ四昂吊 十n\jβ Π | | 小\小\不 | 予 气9 𠮟予h 卯予 | 小 λ𠮟𠮟 𠮟G弋 | 杰 n卯予 n十n\ζ小 hcn早n ληA Jc Π十}H

P十n\ζ小 1岁 吊C》 早n 15 小nm 气》 黑 hcn早n 9β | 予 [? 小P. Π卜d卜𠮟 Π小甲吊 小nm十叨ηηβ | 予 气9 》 白白c λd.

λnA nd \sqp 叨nG 气》 & 黑cnΠ予 P叨s叨n\小 hcn早n | 小 (四古. 23 34-35). Φ黑 Φ》 s叨 Φ黑 Φ》 s叨 P叭Φn黑小 md予 d气叨Hλη九c | Πc 中P》 Π气叨Hλη九c 个CC dβ 几黑d叨η ?C 予cdn nTc 竺十9叨又甲A Π予hhA Πhcn早n P十巾φd 巾甲吊 P | 卜 巾甲吊βV Π予hhA | 小 λnA 气叨Hλη九c》 Π四𠮟dh nd | Πζ小

卯十. λP巾n P卯十小 Π巾四β}d小》 PλΠ卜》 & 中s nd黑ζΠ | 小 λnA P叨s叨n\小 巾四0予 | Πc λP巾n 0ζ-9β | 十岁 巾四0予 | 小 P0ηGβnm&木d "λP巾n 黑𠮟 nλnA βAφ Π十咒d | Πc Π十咒d 气》 黑叨9nc"

β | 叨ζ9A (0η. 114, 12 24). 气》 黑 λ𠮟𠮟 卜卜, λnA 黑叨卯 Π》 白白c 气9 Π十中Gi 叨》 Πs | 小 气巾 nhcn早n Jc i Φ𠮟黑< d\sqp 巾四吊, Phcn早n 黑𠮟 𠮟λζ予》 i 泓V nhcn早n Jc 十吊m早 nhcn早n Jc 十吊G; 杰A.

Pn叨φcΠ予 十η木 P十mG小 "Pn七卜 Hc" ΠλnA n\$G "P十咒叨 / P十咒叨 / P十咒叨 / P十咒叨 / nηnn" | Πc Pη\$mζ予 3:15 P十n 《 中A 中A Π叨叨ζ咒小 中A 小nm "Pn七卜 Hc" | 小 P中A n𠮟卜 nH "叨叨dh

P中A n𠮟卜 中A λ&90𠮟 Vηζ予 P十d叨黑 气c四岔 | Πc η卜β n𠮟》 》 Π四9m9Π予 2H Pλc0n予 叨叨》 P叭λ& 叨叨》 叨n十A d气岁 λn&d2 | 小 𠮟四h》 }卜𠮟 P气叨Hλη九c 叨Πdm nnH甲 P叨s叨n} 中A Jc Π十}H, Pλ𠮟𠮟 气9 P九甲》 P叨s叨n} 中A P叨n purchase 予 P巾m\小》 十n 《 P叭叨dn卜Π予 十n\j\jβ

予小As P叨n purchase 予 P巾m\小》 十n 《 P叭叨dn予 | 小 Π九甲》 小nm 中P》 }P9A 气岁 Πη\$mζ予 𠮟OG\$ 4 虫mc 1 小nm 十 | 叨ζ9A, "λ卜》 λ𠮟𠮟 n飞小 λ》 s 巾小 λΦφ吊. P叨n read cn 十n 《 hcn早n 气》 黑叨叨m P中A n𠮟9弋 叨n叨c 叨虫虫𠮟𠮟 P小巾ζ | 小 n予 Πn𠮟 中A n𠮟9弋 叨n叨c Gn dβ β吊四A.



ኖኅ እንደ "ሁለተኛ አዳም" ባገለገለበት የመሰለበት የክርስቶስ ዓይነት ነበር። እሱ "ሁለተኛው ሰው" ወይም "ኋለኛው አዳም" ሳይሆን አንድ ዓይነት ነበር። ልክ እንደ እግዚአብሔር ለአዳም ፍጡር ፍሬያማ እና ተባዝቶ እንዲኖር ለማድረግ ለኖኅ ዳግም ፍጥረትን እንደገና ሰጠ። ጌታ ሊበለው የሚችለውን ነገር በተመለከተ እግዚአብሔር ለአዳም መመሪያ ሰጠው ስለዚህ ኖኅ ምግብን በተመለከተ መመሪያዎችን ተቀበለ። ኖኅ በተለምዶ የአዲስ ሰብዓዊነት የፌዴራል

ተወካይ ሊሆን ይችላል። ኢየሱስ የአዲሱ የሰው ዘር የፌዴራል ኃላፊ ነው። የኖህ ስም "እረፍት" ማለት ነው። አባቱ "አረፍ" እያለው 'አረፍ' "ሲል ተናግሯል። ኖኅ በተለመደው አዲስ ፍጥረት ውስጥ ቤተሰቡ እንዲኖር ከቤተሰቡ ጋር ከመርከቡ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ከቤተሰቡ ከገባበት ጊዜ ጋር አንቀላፋ። ግን ክርስቶስ፣ ታላቁ ኖኅ ግን የወንዶችና የሴቶች ነፍስ በእውነት ዕረፍትን ይሰጣል (ማቴ. 11 25-30)። አዲስ ፍጥረት በሞቱ እና በትንሳኤው አማካኝነት አማካይነት ክርስቶስ ብቻ ነበር። የገባውን ቃል ለመፈጸም የገባውን ቃል ለመፈጸም ጌታ የሰውን ልጅ ከጥፋት ውሃ በኋላ የሰውን ልጅ ከጥፋት ውሃ ተጠብቆታል። በተጨማሪም ኖኅን በመርከቡ ላይ ጠብቆታል ምክንያቱም ቤዛው በወገቡ ውስጥ ስለሆነ፣ ስለዚህ ለመናገር፣ (ሉቃስ 3 23, 35-37)። መሲህ ገና ስላልነበረ እግዚአብሔር ዓለምን

ሙሉ በሙሉ ቢጠላ ለገባው ቃል ታማኝ አልሆነም። ሰዎች ሊበዛባቸው እንዲችሉ ክርስቶስም እንዲመጣና ብዙ ሰዎች እንዲቆጠሩ እንዲመጣና እንዲመጣ ቀሪዎችን ትቶአል። የጥፋት ውሃው በወደቀው ዓለም ክፋት ላይ ፍርድን ቢኖርም፣ ያንን ክፋቱ ከሰዎች ልብ ውስጥ ሊወስድ አይችልም፣ የክርስቶስ የማዳን ሥራ ብቻ ይህን ማድረግ ይችላል።

እግዚአብሔር በመጀመሪያው ቦታ ያጠፋቸው ነገር በተመሳሳይ ምክንያት ዓለምን ባከናወነበት መንገድ ዓለም

እንዳያጠፋለት ቃል ገብቶላቸዋል (ዘፍ. 6: 5-7; 8 20-22)። በአጭሩ፣ የክርስቶስ የሰው ልጅ በኖኅ ወገብ ውስጥ በመርከቡ ውስጥ ነበር፣ እናም ከኖህ ጋር ያለው ሁሉ የመቤዣ እቅድ ሁሉ ጥቅም ላይ ይውላል።

ኢየሱስ ዳድቅ መከራ በነበረበት ጊዜ የክርስቶስ ዓይነት ነው። ሥራ ውርደት እና በአቤቸነቱ መከራ እና ክብር ያገኘቸው ከፍ ከፍ ማድረግ። ኢየሱስ ተፈትኗል በ

እግዚአብሔር በዲያቢሎስ በተፈተነበት ጊዜ። ኢየሱስ በእግዚአብሔር ሲፈተን አምላክ ተፈትኗል

ዲያቢሎስ፣ እግዚአብሔር በመከራው ሥራው ለመልካም መልካም ነገር እንደነበረው ሁሉ (ኢየሱስ 42:12)፣ ስለሆነም ጥሩ ነበር ክርስቶስ በመከራው። ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ጽድቅ የሚያሳይ የጽድቁ መከራዎች ነው።

አብርሃምን የባረከውን ንጉ king / CARE እሱ የሆነው መልክ zed ዴቅ የክርስቶስ ዓይነት የክርስቶስ ዓይነት ነበር። በብሉይ ኪዳን ውስጥ ማንም ለሁለቱም ጽ / ቤቶች ማንም የለም። ኢየሱስ ነቢይ፣ የቤተክርስቲያን ካህን እና ንጉስ ነው። ከሦስቱ ጽሕፈትዎች ሁለት የመላይ zed ዴቅ አወረውረው (ዘካ. 6 12-13)። እሱ "የጽድቅ" እና "የካህኑ ንጉሥ" ነበር።

ኢየሱስ "ጽድቅና ሰላም የሚሰጠው" በመስቀል ላይ "ጽድቅና ሰላም" የሚል ነው (መዝ. 85 10)። በፊቱ እሱን እንደ መልክ zed ዴቅ እንደነበረው ኢየሱስ "ቀኖች፣ በሕይወትም ሆነ የህይወት መጨረሻ የለውም።" እሱ የማይለባበት ዘላለማዊ ካህን ነው። እሱ በጭራሽ ወደ ቤተክርስቲያን ሊቀ ካህን በጭራሽ አልተተካም።

አብርሃም ፕሮቴስትና የባዕድ አገር ሰው ነበር። እንደ ቤዛነቱ ሁሉ እሱ ራሱ "ጭንቅላቱን ሊጥልበት አልቻለም"። እንደ የቃል ኪዳን ርዕስ ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን እርሱ የብዙ ብሔራት አባት ነበር። ኢየሱስ "የዘላለም አባት" (ኢሳያስ 8 18, 9: 22; ከደረጃዎች ሁሉ, ከህዝቦች እና ከቋንቋ ሁሉ ከሚወዱት አማኞች. በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ

የተላለፉት ተስፋዎች "አብርሃምና ለዘሩ ... ክርስቶስ" ተደርገዋል። ለአብርሃም የተሠሩ የተላለፉትን ቃል ሁሉ ለእርሱ ተደርገዋል



P+Φ巾卜 氣φ黒吊》巾m葦小 P+卯十小》十n予木 氣φHλη九c Φ黒 φsn+ φ&η卜 βnNA. n氣四 | 予 四h》 }予 四h》 }予, 氣 | HV 巾甲吊 dληcY四9 dβn木φ 氣9 d!0吊η λ四dh dNn小 四sc 氣》 &n卜 n叨φmA甲 Nd予 P | n<予 巾甲吊 d氣岁 小v小虫9A.

n叫n 氣9 儿木吊 &木d甲吊 P小H卜予》 小n葦小》 η卜β n禺》 ηd》 氣》 mG甲d》 . n9H6下 nλP巾n nλP巾n hcn早n nλP巾n | 予 P勺m)予 h\$ (叨禺》 ) 氣》 &nA\ 氣9 氣》 &巾m n&mG葦小 nAd n\$mζ予 小nm P叨n兜小》 2H β兜\$9A.

十n 《甲吊, Pm十卜予 IV0木吊 Pm\$》 叨四》 P叨A叨d弋 | 予》 d叨Z馮予 ㄨ馮甲小A

9β | 早吊 ㄨ9 Pmd甲吊 予c叨甲吊. P叨木\$ φ&n弋β V予叨予 P氣巾 λn十)P予 予hhd岁 | 予 λn十)P予 λβnA馮四



1. n叨\$叨) ㄨnGhd小)》 n四黑)小s》 禽》 卜) 巾&<.

2. 卜d十岁小 黑叨卯 n叨W弋)小 P叨中md小) 叨n P叨中mA 叨n小) 9 nㄨ叨Hλη) c d予 βφc馮A  
P中A n馮卜 φn予 ㄨ9 P馮四VZ予 叨φ叨風, n叨λc叨予 ㄨ叨叨φ&n n\$G小 dβ.

3. ㄨn十岁小 Pφ&η)》 λφ四叨m ㄨ9 P十φ黑巾 βH早吊 P叨)ηβ 叨H) ㄨβ小 | 小  
φsn9 φsn予.

4. λG十岁小 P四黑) s》 禽卜 λ) s λc七n予 白》 巾-Uηη | 小







Рт四弋 | NC吊 md

Φβ弋

Рт四弋小 弋9 卜d十岁小 P四黑s》禽》.

Н念n\$τ子四》.

n8木d小, nλ小CTd) η禺9, nλc禺悬A Φβ弋 Нλ小n子Gi }》 小nm n., 528

hAH几予-η禺9, 吒AN<. PHVIVG 予c\$ dmc 吒禺 几予 Φ黑 几予 P叨叨卜 9弋小. 1893τ予》 予, m\$.

Рт四β | NC吊 md Φβ弋 Рт四弋 弋9 卜d十岁小 P四黑s》禽》. 吒ANc弋》 :- λ小n子Gi }弋

PV予叨予 mN} }, 1893. Нn儿i A n叨H PφζN小 Ph儿h子Ci h \木\$. h.七.h弋四.hA. Нh儿h子lh 弋古 《i h 15 | 木n 1999 "

弋OG吊 白》 n  
弋9 叨叨几

弋OG\$ I: md 弋9》 mζ | Nc

弋OG\$ 2: 叨n hcn早n

弋OG\$ 2 - 叨) &n 叨 | 予 P+ | 巾 WG+昂吊

弋OG\$ IV: 虫η虫A吊

弋OG\$ V: \$cs 几卜

弋OG\$ VI: λΦ中φc

弋OG\$ VII: 咒 《》

弋OG\$ VIII: PηGH》 叨W弋}

弋OG\$ IX: 叨n9岁小

弋OG\$ X: hv | 予

弋OG\$ XI: P+φ黑巾 n\$G

弋OG\$ xii: P弋hd 禺n 巾》 mζ不

弋OG\$ xiii: P0m》 叨W弋}

弋OG\$ xiv: φsn予

弋OG\$ XV: i φ ηV卜

弋OG\$ XVI: 叨黑四黑叨

叨φs弋

PHV λ | n十岁 IVG》 mζ | Nc nr弋四》 予 9叨小予 Nd予 十\was A. Φ黑 i h早} φ; 叨H予 叨叨四m予

}叨叨予9 nH} NAd P小十叨 | 小\叨) ros Mastroce予} 广β AR | 予 N弋c咒 小nm nd小十叨ηβ d0巾个禺β Jc P+吊Gζm Vh弋四9, P弋竺\木玄》 λNch予d卜. 「q弋四 P弋岁》 P四禺》 ληN几吊》 》 d四NH P叨&



叨叨几

P>an 叨咒&岁> d叨ηA 叨dn小弋 | 小\ nd 巾四弋小 巾四弋黑Gi | 予 Ncy小 四nZ益甲吊 驷9AN予驷 Nm驷  
λ虫卜 PΦ黑d卜> PΦ黑d卜 λn黑9虫 | Nc | 小\ 卜d予 H悬甲吊 +φmζ甲A. N叨叨叨, 气叨Hλη九c Nφ&n

P | 几予 λ\$ λ\$ λ\$ "N+9Nζ小予>几予" N+9Nζ小予>几予 "N+9Nζ小" 中A "中A" 气9 卜d+岁, λβ | 早吊 气9

md甲吊. Φ黑IVc9卜 "P叨叨m小" λd叨 [卜> nHV Nd予 md甲> nHV Nd予 气>黑mmm叨叨mPφ h\$予  
i [ > β吊dA, 叨> βV 黑叨卯βV 叨木\$ φ&n | 小\ Phcn予9 nc9予 N卜 卜驷 Pη 卜β n馮> φ&η> \木E吊  
9β | 予 气9 N予>几早吊 叨9λ\$予 P+ | 叨λ β黑d驷四d予 Nm驷η 卜 λβ黑d驷 λ&n n馮> dλC飞小 500

P叨叨V 卜 mφA吊> β contains A. n气 | HV mφA吊 叨d小 P叨叨叨&予 nd λP巾n hcn早n Yβ四q予

气小 | 予 d叨叨nnc | 小 N 卜d卜小ddφ P叨木\$ φ&n h\$木吊 叨ηηA Pφ叨叨>乍 | 予 λd - λC飞小 气9  
λ&A节 n馮q吊, 气9驷 "P气叨Hλη九c> 驷hc 卜卜" d叨叨馮予 λ>S dβ 叨四c λdN笨小. PHV 予>咒 λh驷9  
0φS nHV λn黑η吊 m9予 Jcλ>S Nγ小 β巾m9A. P气叨Hλη九c hηc P气岁 气>& [ >9 NηY 卜 ηcY>

气>&αζ> 气岁 ηcY>9 叨叨叨 d四叨咒予 气>8Aβ.

P气nGhd小卜 个H甲吊, N叨η白叨H予, nγm予 Nc | 予, NSA λSG2 | 予 Φ黑 hηc N叨叨叨予 P气nGhd小卜  
驷c早吊 气9 P气S予 +n小r吊 气9 驷Ah早吊 9笨小. 叨n驷 P气nGhA 叨 P [ | 小 叨n 气>黑 λP巾n hcn早n  
9β | 予 吊)A βV N+n+dN予 Pλ&n n馮> mφA吊 +ζ叨叨甲A: - Φ>S叨吊, λN早予吊> 卜卜 n黑叨9小

N小吊 | N< 卜 卜驷+叨ηηβ 叨>&η弋 叨mm mm; 卜 卜驷 | Nc+m叨虫 NHV2H 气 | HV | NC吊 | N<.

N气 | HV | NC吊 小mm | N< 气岁) "(1 吊C 10 1-6); 气>&V i A nφ>S叨予吊 卜 n气Zc 气>黑m | 叨IV 卜卜: -  
气巾 P叨叨c甲予> 卜卜 NλHη H>S | 几β | 小 "λd λ叨予?4 1)叨> 气>黑 | HV} 卜予> mφA吊 N>吊A驷

气>禽 馮四 | 卜 Nm驷 P+黑 | Nm小 | Nc 叨巾Nc P四予A | 小 Nλ心< 气>小巾S 气nGhd小> N叨η白 小mm  
叨η; 气nG予 +N>H甲A, βV驷 &λ卯 Nc叨笨甲A. βV P巾小 λHN9 P小巾ζ 巾小 Pζnζ小 勺mλ予>驷

P叨甲& | 小 叨n P气nGhA> A益吊 n | 9 | 予 Nc | 予 气>&叨G 气叨Hλη九c +dn λP巾n nγmλ予 气9

nNd> 卜卜 气>&λS | > +A禽A. P叨n Nλβ 气9 Pλβφ予 小h dλP巾n 叨巾dA P勺m予 气d小 n叨 [ 卜

P+ | η (IVG 725) "P&c Pharaoh > n予 A竺 N叨驷ζm n叨η白 Uη予 βAφ n叨η白 叨四益 几早吊 βAφ

P叨η白 叨四益 几早吊 (0η. 11 24-26). nd [ | 驷 λP巾n "Uη小驷 几 [ >驷 气岁 NSV | 予 Uη小驷 气> [ >" (2

吊C. 8: 9) 气岁 气>黑 气岁 λβ黑d>驷. "Nd卜 d+φ叨m小 黑n小 叨nφA> N叨nnA, 小咒予> 予>hd" (0η. 12 2).  
驷>驷 气>禽> 驷卜 气小 | 十岁 | 小

በእውነቱ እንደ ውበትው ጥላ ነው። ምሳሌው ገና ይቀጥላል። ሙሴ በብዙ አስደናቂ ተአምራት መለኮታዊ ተልእኮውን አሳይቷል። ስለዚህ ኢየሱስ ጴጥሮስ "የእስራኤል ሰዎች፣ እግዚአብሔር በመካከላችሁ እንዳይረገው፣ እግዚአብሔር በመካከላችሁ ያደረገብህ ተአምራትና ድንቅ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ አድኖታል። (ዮሐንስ 2:22)። ኢየሱስ በእርግጥም "በአባቴ ስም የማደርገው ሥራ ስለ እኔ ይመሠክራሉ" (ዮሐንስ 10 25)። በፋሲካ በዓል ተግባር ነበር;

በፋሲካም ቂጣና መራራ እጆቻቸው በእግራቸውና በትር ውስጥ ያጠምቁ; በቤታቸው ደማጮችና ልጥፎች በበጉ ደሙ ተበደጉ። ከጠፋው ጥፋት መልአክ በላይ ማለፍ: - ሁሉም በጣም አስገራሚ የሆነውን አዲስ የቃል ኪዳንን ነገር

በትዕግሥት ያሳያሉ። "ፋሲካችን ክርስቶስ ስለ እኛ መሠዊዎችን፣ እናም በእምነት ተቀበለን፣ ከእምነትም ተቀበለን፣ እናም ከእምነት እና ከ shame ፍረት እና ከ shame ፍረት እና ከ shame ፍረት እና ከ shame ፍረት እና ሽግ ሕይወት ጋር ለመኖር ቁርጥ ውሳኔ አድርገናል። እራሳችንን በእምነት በእምነት እንሰፋለንና የበደለን wrath ጣውም በደግነት

ተመለስን! ሙሴ፣ በእግዚአብሔር ሥር ሰዎችን ይመራቸዋል። እኛ አንብበናል: - "ሰዎች ጦርነትን ባዩ ጊዜ ይጸጸታሉ። አሁን፣ በካርታው ላይ በእስራኤል ልጆች ላይ ያሳደረው አካሄድ ማግኘት የማይቻል ቢሆንም፣ ለራሳቸው በጥበራቸው

በጭራሽ በመረጣቸው ባሉት ጊዜያት ጌታ እንግዳ በሆነ መንገድ እንዲመራቸው እርግጠኛ ነው። በሚቻለው

እርግጠኛነት ስሜት ሊሰማው ከሚችለው በላይ፣ የቀረበውን "የቀረበችው" መንገድ ቀይ ባሕርን ለማስወገድ ወደ

ምድረ በዳ አጭጭር እና ቀላል መንገድ ነበር። ግን ይህንን ኮርስ ከመውሰድ ይልቅ "እግዚአብሔር ሕዝቡን" ወደ ቀይ ባሕር ዳርቻዎች ዳርቻዎች ይወርሳሉ። ማንኛውም ሰብዓዊ ጄኔራል የሞኝነት ቁመት እንዲሆን ይፈረድ ነበር። እናም እነሱ በእነሱም ውስጥ በማያቸውም ጎኖች ላይ የማይኖሩ ተራሮች፣ እና በኋለኞቹ ፊት በእነሱ ፊት ባዩትን ባዩ ተራሮች ፊት እንዳሰቡ እናውቃለን። እግዚአብሔር ግን መጨረሻውን ከመጀመሪያው አይቷል። እነሱ አልነበሩም፣ እናም ይህ ሁሉንም ልዩነቶች ሠራ። እግዚአብሔርም ሙሴን ታጥቃለህ? ብላ ወደ ፊት ሲሄዱ ለእስራኤል ልጆች ተናገር። ሙሴም እንዲሁ አደረገ። በሙሴም የሚዘሩ ሰዎች በደረቅ ምድር ተሻገሩ; ግብፃውያኑም ይከተሉ ነበር; ሕዝቡም ሰማያትን የድል እና

ውዳሴ በጭሽት ቀደሱ። ይህ ትልቅ እና አስፈላጊ እውነት ያሳያል። የእግዚአብሔር መንገዶች መንገዳችን አይደሉም። ይህ የአምላካዊ ያልሆነ የአምላካዊ አገልግሎት ምሳሌ በእውነቱ በአጠቃላይ የእንግዳ መንገድ ምሳሌ ነው። የአምላክ ትእዛዛት እና መንገዶች፣ የእግዚአብሔር ትዕዛዛት እና መንገዶች ደካማ የሆነባቸውን ምክንያቶች፣ የተሳሳተ፣

በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ተበተኑ። እኔ በኢየሱስ ዙር የመለከት ፍንዳታዎችን ብቻ መጥቀስ ብቻ እፈልጋለሁ። ጌዴዎን ሠራዊት የመድኃኒቱን ሠራዊት ፊት ለፊት ፊት ለፊት ወደ 300 ሰዎች ተቀንኳቸው; በዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ ለምለምን ከንዕማን መታጠብ፣ በጭቃ የተዘባው ዓይኖቹ ቀባቸው፣ በሰሊሆም መጠመቂያ ውስጥ እንዲያጣጥማቸው ሰው።

የሰው ልጅ ትእዛዛቶች ከመሰሉት በፊት ግራ ተጋብተዋል። እናም በእንደዚህ አይነቱ መደምደሚያ ጥበብና ኃይል ፊት ከመድኃኒቱ ይልቅ ለእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች፣ በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ ላለፉት ተከታዮች ነበሩ፣ እኛ

ባገኘን ብልሹነት ተቆጥተው ነበር። በቀይ ባሕር በኩል በቀይ ባህር በኩል እንግዳ ነገር የሚያስታውሰን መሆኑን

ያስታውሱ ወይም ከኃጢአት ነፃነት ነፃነት እና የወንጌል ፍርድን ለማውረድ ምን እርምጃ ነው? መልሱ ጥምቀት ነው። ጳውሎስ "አባቶቻችንን ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም በባሕር ውስጥ ተሻገሩ; ሁሉም በሙሴና በባህር ውስጥ አንድም ነበሩ።" እርሱም

λh木驷 "λ卜> 气 | HV | NC吊 P气岁 驷η儿甲吊 | 0< (Pληη>, 四C1). 气HV dβ 气nGhd/小> m驷φ予,  
 0黑09 气9 00VC 小nm 气>黑 λ馬; , 气9 00VC 小nm, 0hCn早n 小nm Pm驷φ予 9β | 予 [q 小β杰A d气z  
 驷η儿R, 0m驷 P+叹d β叨ndA, 四>驷 巾小 气>悬予 气>黑mG小 λdP卜驷. 《i η 0hCn早n 小s黑驷  
 0mA 叨甲s予 9β | 予 气>黑 [ | λβ+9A, 气9驷 P巾甲吊 λn+η巾η 0hCn早ndβ}d>> 气驷 | 予 气9 VH卜 0φβ  
 0VC 0mA 气>叨馬 [ | 甲A λ卜>, λ&n n馬>> 驷>Φns9 0叨>&n λ | η咒 | 予 0+9玄 木甲Q予 叨馬>>  
 叨>Ns 气>叨驷Gd>, Pφβ 0VC 驷>0η Pm驷φ予 气9 儿驷 [ | λβ黑d驷 d木甲Q右 "黑φ叨H叨C右", 黑φ  
 叨H叨C右驷 [ | +nv小予萃小 i m叨虫, 气9驷 PλC飞 IVG萃小> 叨卜 0叨卜 叨m虫叨予> 巾甲吊 叨卜 0叨卜  
 气>&m叨虫 气9 黑φ叨H叨C予> 卜卜 i m虫叨, 气9驷 PλC飞 IVG甲予萃小> 叨卜 0叨卜 +mφ叨予. ndHV  
 λP巾n 小nm P++ | + | P++ζη叨小 λn+四四; 气>黑小四; 黑φ叨H叨C [q +m叨φ小, 气9驷 勺mλ早节9  
 气nG予 叨η&卜, 0气C巾 dβ dHdd驷 d四n小Φn +n予d小 0叨措s dβ β措馬卜. βV P气叨Hλη措C 气>叨馬  
 叨>Ns | 小η卜甲吊予C个驷 Pd咒, A+d叨&, λdn&d2 气>黑 [卜β巾四萃甲A 气Gη吊>> P气nGhd/小>  
 卯 | 予 0四个驷驷 0驷 0λ心< 0+GG0驷 驷h>}予 nd | 0< 巾甲吊 卯 | 予 气>馬>00驷 气>小巾s P气C巾  
 nd [ | P气叨HληC> 叨>Ns P叨驷> 巾小驷n个> | 小 PIVG小> 叨>Ns 0φd卜 0叨&A个0予2H,  
 驷h>}右> 叨ηn+ηhA0予, 气巾叨> 00H &中& 气9 0λ心< ηβ [ > 0气巾 卯; 气9 0λ心< 驷h>}予 气驷 | 右>  
 叨ηA\ 气驷 | 予>}ηP | 小

βV>> 驷η儿 0m虫右 气>n+A. P气nGhA 叨ηHH甲吊 气9 P气叨HληC +叨ηG予 小h  
 n气 | 巾JC 0λ&n n馬> 小nm λCn甲吊 气>黑驷η儿甲吊 0β驷 PhCn予9 λβφ予 Hβ几甲吊 9萃小

1. 气 | 巾 P+ζ个 叨qβ Pd萃小驷 Hφ予C 0叨>φηφ巾予2H Hφ予C 气P+卜 | 0C, λ>馬>s2H 0黑+n 《+n 《气9  
 气>黑09 0黑+n 《萃小 0黑 驷sC β叨m卜, 叨> n叨台小驷 2H n叨台小驷 2H n叨台小驷 2H n叨台小驷 2H n叨台小驷  
 2H n叨台小驷 2H n叨台小驷 2H n叨台小驷 2H mηφ小 | 0C. βV>> 黑叨卯 PhCn七> 卜C> d叨叨d\ 0λ&n  
 n馬> 小nm | 小. "0HV P驷予qC λ>s Hdd四弋 λβ黑d>驷 [q驷 叨叨m小> n+四 气>&Ajd>?(0η. 13 14) - 气岁"  
 +φ0r吊 气9

τA叨卯吊 "P叨吊R0予" 0Z\$早吊 ", dHdd驷 "dHdd驷" 0叨 [9吊> 2H "n> [ >"

2. 驷 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 | 𠂔 P0d予+0d予 𠂔𠂔小𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔 | 小 P++𠂔𠂔小 od予 𠂔𠂔黑 | 虫𠂔𠂔小 卜𠂔 𠂔 | 𠂔>  
P𠂔𠂔+A 小𠂔𠂔𠂔\$)m 《𠂔甲A. 𠂔𠂔 "𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 P𠂔𠂔予 | 𠂔𠂔𠂔木𠂔92>m𠂔 | 𠂔<, m𠂔中𠂔小9d予  
𠂔𠂔𠂔 | 予 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔)𠂔m𠂔小 𠂔𠂔> | 小?予𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔> 𠂔𠂔𠂔 \$予𠂔> 𠂔>𠂔𠂔𠂔小𠂔𠂔𠂔𠂔: 𠂔A𠂔V 𠂔𠂔𠂔小𠂔𠂔Gv;  
𠂔P𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔dhv 𠂔&v; 𠂔甲G𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔早予𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔d𠂔𠂔虫𠂔𠂔 | 𠂔.

n飞小 λ\$ P叭Φm小 卜卜 n氣C巾 η予 N氣>J N小吊 氣>馬βΦm)黑C巾V H>s β吊dA A小木n Nλ>十 dβ

λ\$, 氣吋CV N氣 | HV λCn 9吋小予 小nm Pnd8小> Pλ&n n馬> 甲甲吊 d氣G巾 四吋An予 \$吋<. (r木 8: 2-4). (r木 6:51). βV 9d吋d hCn七> N吋>&η弋小 λβΦ予 氣nn叭)n黑>φ sζn "巾小 N氣>禽>}小 η予 氣>黑四βqC" N叭d小 黑n小 卜卜 小中A.

3. N駟s N馬 P | N<予 吋>nGmC吊, λd吋小HH 氣9 φm早吊 N駟s N馬 n叭N予 Pλ&n n馬> 8木d甲吊 η卜小> 2H Nλ&n n馬> 8木\$予 βmφ四卜. "N駟sζ N馬小 氣Nη" N吋nφA dβ "n\$ n\$ ηdA". 巾甲节駟 黑个予> 氣Nηnd小)\$< | NC; 氣>黑H卜駟 d駟Vζ予駟 λP巾nβV>> 氣>黑 G巾 9β | 予βmφ四A 9β | 右 Nm駟 λnG叭 | 小吋> dP巾n 氣G巾> r氣NηJC 四 | 9θC 氣>吋馬 | NC | 小吋> λβ [>駟 氣Nη ηβ [ > P氣Nη λ駟η | NC. d吋mλ予 吋N 氣>黑 [ | 吋mλ予 吋mλ予> i }黑C巾β吊dA P叭A 駟Ah予 P十黑ζnd予

駟Ah右 駟>岁 氣小 | 予 | 小? 木甲C小 A小木n 氣>&V ηdA: - "h 《予> 氣>黑 十吋Gm吋 巾甲吊 氣>黑 [ | 氣岁 氣>黑H卜 氣 | HV | NC吊 氣>黑 | NC Gη吊> 氣>黑 [ | 氣岁. (1 吊C 10) 氣>黑9 Nλη 小nm 3: 12-19. - λCn 9吋予 P十吊m小 n氣 | C巾JC N駟予N兒小 N駟予WG弋小 | NC; Cη咒 P四儿駟 | 小? nWG弋小 吋>

Nλd四吋9弋小 i N卜 氣>黑儿d弋小 P叭>禽弋小 | 小" 4: 1, 2 - "氣>吋&λ小 n氣9>十 四>駟 Φ黑 氣ζ右

氣>&皓s P十Φβ卜>. ndβ n+tmφ巾小 ndβ n+tmφ巾小 λ>9C P氣nGhAA忿吊小λh "P巾四R中A n馬>" 吋>&η弋 氣小 | 小甲吊 βV> 駟OG\$ n吋H予甲 Nd予 予C\$吊>> P十四C9弋小> λ>s Φβ駟 卜d予 予駟VC早吊 Nλ心< A9nη 氣>吊dd>. 1岁. hCn七> 氣>黑 λβ卜馬小> 氣>黑 | N< dλ吋 P四βnH 吋 [卜> 氣9d>.

P吋>&n λ吋 "P十N黑d" 几 [>駟 P吋>&n λ吋 λ小 P叭黑C巾予2H)d小 AR | 予 | 小 PAd昂节 | NC吊 N黑n小 N黑n小 氣9 Nη中予 吋小HH)d予 Pndm 駟h>}予βV | 小 hCn早n d氣nGhA nd | Nζ hCn早n 飞小吊>9 吋吊> hCn早n | 小; P氣nGhA駟 吋甲吊 P氣岁> 巾甲吊 d吋n+A小vζ小 吋n+A P氣岁 | 小 NHV 吋>Ns P叭小H卜予 巾甲吊 P氣巾 λAA吋木予 \$R駟 | 9 | 予 | 小 2岁. P氣岁 吋dd | 早吊 P叭dη弋小 mφP吊 | 小 η卜 P叭巾m n [ | η卜 }n&AJA. nd [ | 駟 N吋n NmA n巾四β n叭9NC n氣C巾JC n+GCφ> 駟> }VA nNs 咒hCh右> n&d吋>, "Nd吋小HH弋小" 十小m甲A. " 3岁. 吋n> d吋n+A P十予d弋小 四Nζ小予甲吊 小dφ | N<, 吋> 駟> }VA小dφ 9弋小? 吋n N氣小 | 予 dMH卜小四 叭小四 P [ | Φ馬竺小四 P [ |

Φ馬岔弋 吋>&n | 小吋> 駟> }VA mAφ PnV十予 \$φC | 小 黑昂吊 n氣巾JC 四Φ馬黑C P叭吊卜予 駟>s> | 小? 吋n λH卜> n吋mλ小弋小四馬> λA予d吋一

ወደ ዘላለማዊ ሕይወት ሊመራቸው አልቻለም። ኢየሱስ ግን "እርሱ፣ እውነትና ሕይወት" ነው፣ ሁሉም ሰዎች በእርሱ በኩል ወደ አብይመጣሉ።

ጥላ እና ንጥረ ነገር

በጥልቀት በተጠቀሰው መግቢያ፣ ከግብፅ ወደ ከነዓን የመጡ የእስራኤል ልጆች ከኃጢአትና ከሰይጣን ባርነት እና ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ወደ ሚያምኑበት ወደኛው ቤታችን እስኪያዳናችን ድረስ ክርስቲያናዊ ሕይወትን ከመዳን ጋር በተያያዘ እንደሆነ ተመልክተናል። እኛ ዝርዝር ግንዛቤ አለን፣ ነገር ግን ስለ ፈተናዎቻቸው፣ ፈተናዎች፣ ጦርነቶች፣ ድሎች፣ ድሎች እና ሐ. እኛ ግን ምንም ቦታ የለንም፣ እናም ከተጣራ አንባቢው ለተጨማሪ ምርምር እና ለማነፃፀር ክፍል ሊኖረው ይችላል።

በምድረ በዳው የመገናኛው ድንኳን እንደ ክርስቲያናዊ ሥርዓት ዓይነት መሆኑን አታይም። ይህንን እውነት ማረጋገጫ ለማግኘት ሙሉ በሙሉ ወደ ዕብራውያን ወደ Enisisisle > እኛ ዕዳ አለብን። ዕብ. 10: 1 "ሕጉ" የሚመጣው "ሕጉ"፣ የነገሮችም መልክ ያልሆነ፣ የመገናኛ ድንኳን እና የግንኙነቶች ምሳሌ የሚባለው ከሙሴ ሕግ ጋር ይዛመዳል። ይህ ሕግ "የሚመጣውን መልካም ነገር ጥላ" ይ contained ል። ምእራፍ በጣም እንደገለጸው እነዚህ "ጥሩ ነገሮች"

የክርስቶስ ወንጌል በረከቶች ናቸው። ጥላ "የ" ("የነገሮች) መልክ እንዳልተገኘ ተብራርቷል።" አንድ ጥላ በጩራሽ የእሱ ንጥረ ነገር ትክክለኛ ምስል አይደለም፣ ግን ብዙውን ጊዜ በቂ ነው። አንዳንድ ጊዜ የጥላው ማንነት እና ንጥረ ነገሩ

አስቸጋሪ ነው - ንጥረ ነገሩ እስከሚታየው ድረስ ሊሆን ይችላል። ግን ከዚያ በኋላ አንዳቸው ከሌላው ጋር ያላቸው ግንኙነት በቀላሉ ይዘጋጃሉ። ከዛፋ ዛፍ ወይም በጨረቃ ዛፍ ጥላ ከያዝን ምንም እንኳን ዛፋ ከእይታ ውጭ ቢሆንም፣ ጥላ የዛፋ ጥላ ነው እንላለን፣ ነገር ግን ዕቃው ከጥላው ጋር ሲነፃፀር ሁልጊዜ እርግጠኛ መሆን አንችልም። አሁን

የመርጓሚነት መርህ ይህ ነው። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር በብሉይ ኪዳን ውስጥ ያለውን ጥላ ማስረዳት አለበት። ተወዳጅነት ያልተገደበ ጨዋታ ነበረው፣ እና ግራ መጋባት የዚህን ጉዳይ ሕክምና በዚህ መርህ በኩል ሕክምና አስገኝቷል። ይህንን መርህ በመከተል የማደረግ ድንኳን ምሳሌያዊ ማስተማር እና ግንኙነቶቹን በቋሚነት እና በሚያምር ሁኔታ ለማብራራት እንድንችል ተስፋ አለን። ዋናውን ቦታችንን እውነት አናደርግም፣ ግን ያረጋግጡ። የአገልግሎቶቹ

የማደረግ ድንኳን ለመምሰል የታሰበባቸው የሚከተሉትን ጥቅሶች ለማሳየት በቂ ነው። (ዕብ. 9: 6-11) ምሳሌ

የሚሆነው ምሳሌ ነው... ነገር ግን። ስለዚህ በሰማይ ያሉት ነገሮች ይልቁን (ከብሶዎች ደም፣ ከብሎች፣ ወዘተ) ይነጻጻሉ። ስለዚህ፡ ወንድሞች ሆይ፡ አዲስ በሕይወት እንዲኖር ድፍረትን ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ አዲስና ሕያው መንገድ ወደ

ቅድስተውያና የሚወስደውን መንገድ በመጋረጃው ሥጋዊውን ነው።

0气0Hλη9c 几予 dβ小dφ小dφ | 予)d小 n气0 | 予Jc 0十}H, PAN吊> s>禽> n勺βd岁 小V Jc P+d叨黑 | 小 "(0ηG弋s>禽>) P叨n9岁小s>禽> 0气竺}d小 P四黑}s>禽> P叨n9岁小s>禽> | 小 飞小 "气忿吊"

β四m, 飞小 P+H0GZφ, βV四 md 0 <气小 | 十岁>. 叨WZ予, 气岁 叨WZ予 气nn四>吊βsζn, D&}小卜 四小dA λ>吊A四.

ndβ n+HζH<予 mφA吊 λ>s 叨黑四黑0} P四βφc | 小 气HV 气鹤禹d卜. 气巾 P叨WG小> Pλ个A 气四 | 予 叨巾0nc 气9 P叨6予 IVG | 小 ndHV 0m< 卜z小- λβ&d0小 0λ气四公萃小 小nm d四nφ叨m β&AJA. βV | 小 0四sζ 0禺小 小nm)d小 P四黑}小s>禽> PPTn hcn早n 几+han七> 9β | 予 | 0c 0hcn早n 几+han七>, 气z hcn早n 气9 VH卜> λ>sdβ P叨}叨&予> 卜卜四d予 | 小 0HV >白白c 小nm P四>Dn黑小 气>禹>& 气四盆 0λ>s λφm风 气>&>φηφ巾 气9 D黑 λ>s λn黑η吊 叨η λ>s 叨黑四黑0} βV>> 予>咒 IVG 0叨咒\$>0予 2H Pφ>m予 λ>0几小 λ气四C> 0叨An四 气9 0叨}n黑>φ 0Z\$予 小nm λ气四C P叨十小 λ>s 叨黑四黑0} | 小

P叨n Pλ四An IV | 四四0nc n叨\$叨}小 气nn 叨吼ζ咒小 叨dn小弋 λ叨mm | 0c nd 〔 | 四 气>黑 IV | IVc9小弋 nc9予 \$R四 | 0c叨> "P巾四β | 0C吊 md" | 0c "P巾四R | 0C吊" nd 〔 | 四 nc9予> β叨巾x小卜. d四黑c0小 | 0c hcn予9 βV nc9予 | 小 λ卜> hcn予9 η萃岁小 虫A\$ s>β, P叨WZ小弋小 四0nd弋 叨 〔卜> 几小φ四 hcn予9 Phcn早n 巾小η予 λβ黑d四 Phcn七> IVc9予 小dφ P叨\$叨}小> 四h>}予 气叨Hλη9c> }η予小A. λP巾n hcn早n Pλ}小 气叨Hλη9c A竺 | 小 叨>8n φ8n; 叨nφ 卜9 予>wh 予>wh; 气四 | 予,>n木, 叨m叨φ, 气9 P+φ黑巾 λβD予, 几+han七>S 气9 nc9右. 气 | HV | 0C吊 卜卜 0叨n nc9予 小nm小叨dh小卜. 气岁 n气nGhd小}>四 〔 | 叨nβV> | 0c 0n+甲A>四 气叨}m岁 λβ黑d>四四>四 气>禽> 0叨ηnd萃小 dd小 φ>9予 气9 气>黑 φ9十岁 | 0c 四>四 mcmc Pd小四 四h>}右四 λ>禹>黑吊 "予四Vc予 几右 'A忿予萃小 D黑 hcn早n d四四m予" 予四Vc予 几右 }H0卜. nHV 0d予 气 | HV> | 0C吊 Dβ>四 λA小D虫予四 叨> "叨>&η弋" P叨d小 0ζ-叨>&η弋 "i }n小A四 λβ吊A四. hcn早n 气9 气c巾 P+ndmd予 气小 | 予 气>黑 〔 |, Pλ个 X予Cì η弋 0φd卜 i 十ζ四 P叨吊A0予 虫A\$ | 小 0IVJ中A n禺> 气>黑 IVJ 叨0ζH PAN萃小> 叨0ζH 气>黑 〔 | P叨>&n中A n禺> mdβ叨ndA λ>禹>s2H>白白C吊十中α甲吊 β 〔9卜. "0气四 | 予 气>黑 ληcY四 Hc 气>黑十n 《小四 DG咒吊" PIVJ A忿吊 λβ黑卜四 " 气岁 D黑 i 9 气>骂 D黑 i 9 ηβ 〔> D黑 λ}小 气叨Hλη9c D黑四予0咒小 }r>. 0丁dn小β> 小nm λP<η}四 叨> "n气岁 气9予 卜卜 0dβ P 〔 | 吊小 λP<η}四"

βV>白白cPndm 小几小四 〇 丨 叨>〇s 气P巾G 叨 丨 卜> β〇Am 〇ps巾小 气9 〇λ&nn禺q吊 dβ 十叨ηβ

叨dnv小弋8木d小 叨小ζφ 气>黑叭吊A 〇叨A\η)A 气>&卜驷 P叨几 purchase 予十心 卜z小甲吊> d四m 《予 〇m驷  
φdA P 丨 丨 小> 丨 〇c 〇叨mφ驷 〇m驷φdA 〇 丨 丨 小Pλ驷dh m〇η 〇m驷十黑>吊9A 叨木\$ φ&n λ>s λYs 丨 q

小β杰A 气>黑 四黑)小 s>禽> φsn十 φ&η 卜 气9 φsn十 φ&η 卜 jd小 - λC飞小 气9 λ&nn禺9予; 气9 卜d右驷 λ>s  
气>黑 丨 卜 d四P予 叨兕&岁小> 气>黑〇9 四黑η予 丨 小 卜d右驷 Pλ>s 叨>&n φ&n IVG 9苹小 卜d右驷 〇叨>&n φ&n  
气>黑十 丨 φ兹 P9兹 P气巾Hη九c φ&n 巾甲吊 小几予 丨 小叨G 叨叨予 Pd驷叨> φn 〇φn

叨dnv小弋 λ小 | 予 λnn \$馮四. 十&mc λ9 G0β βn四四卜. 十叨ηηβ Px黑予 Vη吊 λ9 卜d右馮四)叨馮卜.

P右i T λ馮四卜 叨nmmG弋甲节 λ馮η吊 小vnm 吊>忿小> λ叨β contains A. 叨> dsJ\$, λ馮四TA 叨馮sc dβ P叨十hA | 叨c 馮> λ>黑叨 「> 叨叨予 λβ予A馮 | 叨c叨> 叨予hhA P十馮馮叨予 λn黑9虫 λ9 P叨馮四c

λφs λ小m杰A, \$9馮小叨>s H小s P叨馮叨m m 《心 λ叨 | 小. ndHV 叨G0β. Av小木n 黑叨卯 η 卜 叨甲吊 P叨d馮馮 叨dIVAm9予 叨hcn早n 小vnm d 卜予IVAm9予 卜卜 λ>&v小Dφ: β馮四 卜卜> Pλ叨Hλη九c>

m叨η 叨hcn早n 叨mA叨叨十n 卜 卜卜 λ卜> nd &mc, 0s馮小 叨hcn早n λP叨n 叨馮小吊> 叨P叨n hcn早n )Dm小 (λ. 3 8-11). "Pλ叨Hλη九c 叨d m叨 | 予, Pm叨η9 λ小φ予馮 mAφ予 λ>悬予 βHDGA?

馮四OG\$ 2

叨n hcn早n

λ岁 λ卜> 叨n Phcn早n 9β | 予 hcn早n 叨 | 叨>Ns 十叨Ah十9A 叨HV λ小 | 予 小vnm P叨dm λ>叨馮四. 叨n 叨馮>馮9β | 予 λhηc予 λ>黑 λnGhA λ叨四d予馮V叨n叨馮黑>φ 卜z小 P叨dm Phcn早n 9β | 予 「q

β小ψA n叨玄小馮四+GG 叨D馮2H 叨叨四弋 hηc黑 | 叨m: 叨甲节馮ηcy 卜> i 馮叨卜 nd四β吊 卜 叨右 dβ 叨馮&岁 λ馮馮. βV Pλ叨Hλη九c> &中sd叨小 卜卜 d馮ηP予 "n叨四β" ")n小v叨9A. | 叨c叨> λ>&V

叨馮个 2H 9d馮四 nλη H>s)dv> hηc 十dP. 木甲dj小 βV>> λn黑9虫 hnt予 叨十中Gi 小 叨>Ns }φ叨A. 虫>虫> P叨dm 叨心 λ9 φAm\$9> 叨mφ馮四 λβ予A馮 i | η d叨吊A9 叨馮d馮, 叨馮d馮馮, nh玄馮

P十 | 叨馮小 | 叨c nφc P十 | 叨馮小 | 叨c nφc P十 | 叨馮小 | 叨c nφc P十 9叨馮小 | 叨c nφc λ馮叨 &G馮馮馮馮 D馮 十GG小 叨m予d 卜. λ9>十叨> D馮 十GG 予叨md吊 卜. 叨叨四β d叨q<予 叨甲吊, D馮 λ叨Hλη九c λnGhA馮四 d 卜 馮馮岁小 D馮 λ叨Hλη九c, dλ馮馮馮馮 d叨9叨 D馮 λP叨n λ9 dλP叨n d叨叨n 卜 叨9\$予 λnn λ馮馮 sZn dλP叨n λ9 dλP叨n d叨叨n 卜 叨9\$予9 几十hcn七}>. 12: 18-24).

nHV 0dβjd/小>白白c Pλc 飞四 | | λ&n 中A n馬q吊 V个> n0jnn予卜予 λ小 | 小甲吊 小nm P+φ0d/小> 心>φ早吊  
βφ0dA. 0d1n 驷h>予 0λH 卜 叨ηnA 00m 茨小 2H 小nm



λ>黒四d黒d叨, λznzJc λ>黒四>9Nc, λz 黒叨卯 nλzJc λ>黒 「> 卜小v小中d吊卜.(r木>n 8 26-29).

PλPΓ巾n十Aλn 巾甲吊> n叨d四IVAm> d四禺>, 巾甲吊> n叨d四 IVAm> d四禺> λ9 D黒 φsn9 λ9 D黒 λ叨Hλη九c 叨AA d四四四m予 | Nc. βV 小dφ IV6 N 卜d予 十m9φφ: - N叨\$叨} Pλ叨Hλη九c>

叨>叨IV予 叨Wζ予 叨Wζ予 N四m6予, λ9 卜d十岁, V>9小> N叨N>N予 dβ. PHV 小dφ IV6 P叨\$叨} h\$A P十n9D | 小 N四sc dβ Nhc n早n 叨i n予< λN A叨木予 十m9φc D黒 巾四β λ虫cm. 卜d十岁小 h\$A N

Penteco >m吊nnφ> n十m9φφ NAd N木甲q予 叨ηnA 十m9φ虫A | Nc叨> "λ小 | 十岁 四黒}s>禽"> P叨N>N予 λm中dβIV6 dλPΓ巾n 虫cm岁 | Nc λ巾黒6i 小 | 小 λ9

Pλ四 | 予 \$中予. "" n巾四β9 n四SC)d小 IVAm> 卜卜 Pλ巾 | 小

nd 「 | 四 Pλ巾小dp | 予 λ>黑 叨dn小弋 刈巾 吼小 巾吼小 nd小吊> | 小 9d卯吊> P&λζ λ9 nλC巾 小nm

Pλ巾Hλη九C 几予 λ卜>四 几 「>十&λζ甲A. nd Pλ巾 9d四 \$R四 | \$η予 "十叨ηβ | 小" Pλ巾Hλη九C IVC9予 "Pλ巾小 Pλ巾Hλη九C P四黑小S>禽> | 小" PλβD予>9 P卯予 刈巾 " | 小 P叨n9岁小S>禽>"

Pλ巾Hλη九C ">S\$" | 小 \$R四 | nC n卯予IV中β 小nm四>四 巾小 Pλ巾黑 | n\$ Dβ四 nd予 dd右 "λ小 | 十岁" n卯甲吊 P 「卜予,βV四 λ>S 巾小 ndAd Pλ巾四萃小 卜卜四 巾小 nλH 6巾 小nm予hhA P 「 | 小> | nC λ>&λ黑C巾 λ>禺D6 λ>黑 λ巾Hλη九C &中S | 小 9βq吊. 叨> λ>黑H λβ黑d四 λ&巾 nλ巾Hλη九C H>S | 小 P叨dn小弋 刈巾> m巾予 卜A2H λC巾四> 卯mA.

四06\$ iii

nλ>&n 叨 | 予 P巾 | 巾 W6十昂吊

λ卜> λ>S λC四岔 D黑d予 λ>Cφ λ9 "n叨n9岁小S>禽>" n四黑小S>禽> 小nm 飞小 λA十&十 | 'n四卯 S>禽> 叨ηA 几d λn&d2 | mη λ>叨An予. n卜d右四 几早吊 叨>n小 P十叨巾右 W6十昂吊 十φmζ甲A.

λ巾Hλη九C 巾n> λ>&V λd小: "λ | 「, Pβ卜禺 A竺 P 「S A竺 λnA四9 nηCS, nηCS四, λ9 nλ>吼予 Pλ巾W<, nλ>吼予四 n四小虫 n卜卜四 PIV6 nA黑n甲吊 n四十mC予d卜. λ四 λ | 「, λ | 「P禺> | nS Pλ巾η四> A竺 λ皓η, λ9 nλmλη 卜卜Aη 小nm mλn岁 9萃小, λz)HHA吊卜> 卜卜 d四Sζ叨 mλη>

λ黑𠂔𠂔卜。(H0.31: 1-6). λHVdβη卜 巾甲吊 叨dn小弋小> P四黑}S>禽> 叨dn小弋小> 叨Am dnη几𠂔小  
d叨𠂔四6予 η中予 }d𠂔小 λ9 〇十叹d η中予 P叨虫mCη中予 }d𠂔小 叨 [9𠂔小> 〇勺βA P十卯卜 叨 [9𠂔小> λ9  
〇φ&n 叨>&巾 P十卯卜 叨 [9𠂔小> λ9)d>. nm早予𠂔小η卜 | 〇< λ9 〇n6予𠂔小 P+d}R 叨n&C早吊 叨Wζ予  
βd}}卜.nHV 〇d予 〇十d}RIV | m〇η 小nm 四>岁小>𠂔IVAm9 P十φ〇卜 Dβ𠂔四 〇十&mcη虫 λ>黑 [卜  
λβ叨nA𠂔四 Dβ𠂔四λ | 巾 〇十中6i 小 λφm风 | 小 〇𠂔η白 小nm 〇甲吊 | 〇<. Pλ | 巾 卜z小𠂔>𠂔9β | 予  
巾小 Pn | +m〇予 卜S> | 小 四d予 λβ黑d𠂔四



እውነት; ከራሱ ጋር አይናገርምና; ከሰማውም ሁሉ ነው እንጂ; እርሱ እንዲሰማው ይናገራል; እርሱም የሚመጣውን ነገር ይነግራችኋል. ያከብረኛል: ይህንም ያውጃል; ከእነርሱ ጋር ይወስድለታል: ከኢየሱስምም እንዳይወጡ አዘዛቸው.

የሐንስ በውኃ የተጠመቅበትና በውኃ አጠመቅና. እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ "(የሐዋርያት ሥራ 1: 4, 5).

ከነዚህ ጥቅሶች የመጡ ሐዋርያት ወንጌልን በመስበክ የመሰሉ እና በውስጣቸው "መጠመቅ" አለባቸው, መንፈሳቸው በእሱ ውስጥ "መጠመቅ አለባቸው, መንፈሳቸውንም እስከዚህ ድረስ መንፈሳቸው እስኪፈሰሰላቸው ድረስ እውነተኛውን ማደራጀት መስጠቱ እንዲገባ ነው. ይህ እንዲህ ያለ መንፈስ ዓለም እንደ ሆነ መቀበል አልቻላችም; እንደ "አፅናኝ" መምጣቱ ያለበትን የቀደመውን የክርስቶስ ትምህርት ለማስታወስ እና ወደ እውነት ሁሉ እንዲመራቸው እና ለወደፊቱ ማስተዋል እንዲፈታዎቻችሁ ሊያስታውሳቸው ይገባል. በእነርሱ ውስጥ በክርስቶስ ሁሉ እውነት መናገር አለበት.

ስለሆነም በመንፈስ መሪነት የተጻፉት በመንፈስ መሪነት የመጻፍት ሥራቸው በመጻፍ ሥራቸው ነበር. በበሽታው ምክንያት, በተዓምራቶችና በተራሮች ኃይል, በተዓምራቶችና በተራሮች, በተራሮችና በተራሮች, እንዲሁም በመንፈስ ቅዱስ, በመንፈስ ቅዱስም የተሠሩ ናቸው. እነሱ ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይል, (የሐዋርያት ሥራ 5 36-43);

ኃጢአቶችን "ማቆየት" ይችላሉ እናም 'ልካቸው' ይችላሉ. እነሱ በበታው ቆመው, የክርስቶስም እና የእግዚአብሔር የፊት ጠባቤ ነበሩ. የሚሰማችሁ እኔን ይሰማል: የምትደክም ይህን የሚያደርግ እኔን ይሰማል; እኔን የሚሰጥ እኔን የላከኝን ሁሉ ይደግፈኛል. እግዚአብሔር ሦስት አገናኞች - እግዚአብሔር ክርስቶስ, ሐዋሪያት, በመንግሥተ ሰማይ ክርስቶስ ሸምግሎው, እና ሐዋርያት በምድር ላይ. የሚይዝ ሐዋርያቸውን አገናኝ የሚይዝ ክርስቶስን እና ሁሉን ቻይ አምላክ ነው. በተሳሳተ መንገድ እንዲረዳኝ ፍቀድልኝ. ሐዋርያት በጣም አስፈላጊ የሆነውን ጽህፈት ቤት በማያሻለው ትምህርት ምክንያት ይህን በጣም አስፈላጊ ቢሮ ይይዛሉ. አምላክ እንዲህ ዓይነቱን ኃይል ለሰው መስጠት እንዳለበት አስደናቂ ነው. ግን የእርሱ እቅድ ነው, እናም በደስታ ማቅረብ አለብን.

የቀደመችው ቤተክርስቲያን ይህንን ስልጣን ሙሉ በሙሉ ታወቀ. "በሐዋርያት ሥራ ውስጥ ጸኑ" (ሕግ 2). እነሱ የክርስቶስ አምባሳደሮች መሆናቸውን ያውቁ ነበር. እንግዲህ የክርስቶስን እምነት በስተዋልና ዛሬ ደግሞ በዚያው ሐዋርያታው የተገለጠ ነው. ሐዋርያት ምንም ተተኪዎች የሉዎትም. ምንም አስፈላጊ አይደሉም. ለእነርሱ ሞተ. እና በአዲስ ኪዳን ሽፋኖች ውስጥ ይገኛል. በዙፋኑ, በግዛት, በፓርሊያ, በፓርቲ, ኮንፈንስ ወይም ምክር ሁሉ ከሐዋርያቱ ስልጣን ጋር ለመጨመር ወይም ለመወሰድ ያደረጉት ሙከራዎች በአምላክ ፈቃድ ላይ የማመፅ ሥራ ናቸው. ኢየሱስ ዓለም "በቃሉ አማካኝነት" የተለወጠው "መሆኑን ኢየሱስ ተገንዝቧል (ዮሐ. 17 20). ጴጥሮስ ግን አምላክ ለእኔውትና ለአምላካች የሚመለከት ሁሉ "ሁሉንም ለእነሱ እንደሰጣቸው ጴጥሮስ ተናግሯል. እንግዲያው

በመለኮታዊው ድንኳን መሠረት የተጻፉት በመንፈስ አነሳሽነት የተጻፉት ሰራተኞች በሁለተኛው መሠረት የተዘመዱ

ሠራተኞች በመነሳት እንደ ቀድሞው የመጀመሪያዎቹ ድንኳን እንደሠራው እና ቀደም ሲል እንደተከናወነው ቀደም ሲል እንደተከናወነው ቀደም ሲል እንደሠራው ነው። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት, በመንፈስ ቅዱስ ማበረታቻ ስር, የክርስቲያን ስርዓቱን ሲጠቀሙ እና አጠናቅቀዋል. እናም ከዚህ ታላቅ ሥነምግባር ከዚህ ነገር መማር ያለብን ሙሉ በሙሉ እና በአዲስ ኪዳን ውስጥ እንዳገኘነው የእውነትን እውነት መቀበል ሙሉ በሙሉ እና ያልተጠበቀ ነው።

በኢየሱስ የሚያምኑ ቢሆኑም ይህንን አገዛዝ መቀበል እና "ለእምነት እምነት" አብረው ይከራከሩ ነበር

ወንጌል "ውጤቱ አንድነት ነው።" አንድ አካል, አንድ አካል, አንድ መንፈስ, አንድ ጌታ, አንድ እምነት, አንድ አካል,

አንድ ጥምቀት, አንድ አምላክም የሁሉም አባት. ውድ ጌታን ለሚወዱ ሁሉ ይህን ታላቅ መሠረት እውነትን ለማግኘት ያደረጉትን ሁሉ ያደርጓቸዋል

"ስም እና ወገኖች ይወድቃሉ,

ኢየሱስ ክርስቶስም በሁሉ ይሁን.

"ምዕራፍ አራተኛ

ቁሳቁሶች

የማደሪያው ድንኳን እና የቤት እቃዎቹ ከተለያዩ ውድ ቁሳቁሶች የተሠሩ ሲሆን የወርቅ ብር, ናስ, ውድ ድንጋዮች, ቀጭኑ እንጨቶች, ውድ ጠቦት, ዋጋዎች, የበለፀገ ሸፊር, እና ሐ. በመጀመሪያው ነገር ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር ህዝብ የነፃ ማባባቸውን የመቁረጥ መብትዎች ነው. እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው. (ዘፀ. 25: 1-9). ልቡም

እንዲኖራት ያደረገው ሁሉ ለመገናኛው, ለቅዱሳን ልብስ, የጌታን መባውን, እና "ሴሬስ, ዘሮችና ጌጣጌጦችንም አምጡ," እና ሴቶችን ይዘው መጡ. (ርዘ. 35: 20- 24. "የእስራኤል ልጆች የቤተ መቅደስ ሥራ እንዲሠሩ

ያመጣቸውን ሥራ ሁሉ ከሙሴ የተቀበሉትን ሁሉ ያገኙታል. ከመቅደሱ, ስለዚህ ሰዎች ከመሰጠቱ ጋር ተገድለው ነበር.

በዚህ ክስተት ውስጥ ከመጀመሪያው ትልቁ ምክንያት እስከ መጨረሻው ትልቁ ተጽዕኖው ከመጨረሻው ውጤት እስከ መጨረሻው ትልቁ ምክንያት የሰብዓዊ ቤዛውን ሴራ እንደሚዘገይ የፈቃደኝነት መመሪያ ምሳሌ ነው. "እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እንዲወድድ ዓለም እንዲሁ ይወደናል እንዲሁም ራሱን ለእኛ ሰጠ." "በጸጋ እንዳንነድድነው በእምነት

እንዳንታለን, ይህም የራሳችን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው." "የተጠማ ሁሉ ወደ ውኃዎች ቢመጣህ, ገንዘብ የሌለበት ኑ ብፁዕ አልበሉም." አምላክ በመስጠት በመስጠት ይደሰታል. ሁሉንም ነገሮች ይሰጣል - የህይወት እና የህይወት

አቅርቦቶች ድነት; እና ሁሉም ከፍተኛ ወጪ. ደግሞም በነጻ ፍጥረታቱ የሚባለው መባዎች ይደሰታል. ማንም ሰው የለውም. "የመንፈስ ቅዱስ የማይለዋወጥ ተጽዕኖ" የሚለው አስተምህሮ የመጽሐፍ ቅዱስን ዘቢቢና መንፈስ

ይቃወማል. ክርስቶስ በሰው ልብ ደጅ በመጥራትና ማንኳኳታችን እኛ እራሳችንን እንፍተን እና እንግባበት.

እግዚአብሔር እንዲህ ይላል. እሱ አያስገድድንም. ወንዶች የሚመጡ ከሆነ ሕይወት እንዲኖራቸው የማይመጡ ከሆነ እነሱ ይጠፋሉ. እግዚአብሔር አያስገድዳቸውም. "ሕዝቤ በኃይል ቀን ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ናቸው" ብሏል. ይህ

በክርስቲያን ሃይማኖት ላይ ምን ተፈጽሟል! በ Penteco ንጠቆስጤ ቀን ሰዎች "ለመጀመሪያ ጊዜ" ለጌታ 'ራሳቸውን' ራሳቸውን 'ራሳቸውን' ራሳቸውን 'ራሳቸውን' ራሳቸውን ራሳቸውን.



叨ndj小P四黑j小s》禽卜λ黑nβ+η木P叫mG小dH叨予jd莽小100 h》s i 「》50 h》s | Nc φR  
m\$杰λη6 | Nc.λ》sh》s 1.824 风四 | Nc 叨ndj小P+n | Nj小 Nm< P+HNGζφ P叨λn 氛习c 叨以岔  
P+WG小 n巾吒》氛9 n黑卜η Nmλ 氛9 n氛》禺》& Nmλ Uj Uj | Nc 粵四节 nη》 | 骂小 jvnm 9n D黑

叨巾9h木吊 氛9 nηcηr小木吊 Dβ四 "P叨cnn昂吊" 9莽小 n粵四VGφ 风么 jvnm "P\$cs 几巾 Nc" D黑35  
风四jλ | Nc 氛巾 P+虫虫叨 巾四弋 氛9 木四G弋 氛9 φβ φd四jd小 P+n | Nj小 P+n | Nj小 P+n | n9 Nm<  
P+λn 氛习c P+W< | Nc. P+》mdm卜 nλG予 馱巾A甲吊 P+黑n& i 「》n+φζ小 叨ndjC ndHV 叨Mj小  
叨ndnλn\$十岁 | Nc

D黑十咒叨 叨叨几 n叨m9 n叨φCNA子萃小JC d叨叨子 P十&d个 P四黑s》禽》 | 小 驷》 驷 气》 禽》  
d十叨叨虫 D驷 驷叨 「卜 d卜 驷 巾小十黑G咒 驷叨 「卜》 驷 | 叨 叨》 叨甲气予 | 予 dd萃小  
(P叨叨n卜)η予 | 小 "叨" P叨d小 小η 四〇 气》 黑φ叨 mCmC Pd小驷 | 叨叨》 D黑 气叨Hη九C  
叨φ叨 P叨φmd小》 卜 卜 d四叨》 β叨dλ.

λ卜》 nHV 四φ叨几 几》 n An予 Nm驷 P叨驷< 予驷VC早吊》 气》 四Gd》 .

1. 〇hCn早n mλφ | 〇吊 "P气叨Hη九C 叨》 &n" | 〇吊 叨sPd咒 | 予 Dβ四 Dη; 气β小 λβdmd四 λ》 s  
巾小 气 | 巾》 n叨馮予9 四s | φ n叨予 卜 〇d予 〇叨馮予 Cφ予 小nm 叨馮予 λd子. λdV四 气 | HV》 | 〇吊  
n (9d四吊) ) m〇〇岁9 λn十甲β λsCη 巾Dζ λ99予驷 〇λmd萃甲λ. 予木予9 P四叨η小 叨》 &n, 气9 &中黑岁  
P 「卜予 巾甲吊 "\$dη巾》 P叨黑C叨, 气叨Hη九C》 几小φ, n气叨Hη九C β卜》 Dβn予驷VC巾》 }小中λ."

P叨》 叨IV巾 HC IVC P巾黑黑〇予 气9 \$6 P十H〇予 "木φ岁 气9 m< λη" η予 | 〇C 〇ζη吊》 飞小吊》 λβ卜s》  
"n〇η治 ndλ [9吊卜 λ小驷卜驷 λd萃小 四d予驷 气巾》 气》 黑 〇η吊 气岁 λsCn小 d叨n+d萃小H》 〇儿

Pd萃小驷 nd 「 | 驷四叨》 λ予卜驷 十mGm小n叨木\$φ&n 小nmη 卜 2H 四叨咒予 P叨吊卜予  
〇hCn七q吊 〇气》 馮》 &〇λ dβ 小〇予 [q ̀ 〇; , 〇气》 馮》 & 虫mC 小nm. d气 | C巾 〇黑儿 驷h》 }予

P气叨Hη九C》 | 〇C d叨m兹予卯昂吊 9萃小; d气 | H驷 hCn早n P气叨Hη九C 勺β9 P气叨Hη九C m〇η  
| 小βV 卜 卜 P四黑s》 禽卜 λ黑〇β 四φ | 〇〇} md | 小 气》 叨&η λ》 卜》 ; D黑 〇C 气》 φζη;

〇叨W代小9 〇叨〇吊》 小nm 气》 叨〇. 〇叨》 &ns 「吊 P 「卜ηα9》 9萃小; d气 | C巾 黑〇d萃小

叨》 叨IV十 巾四予. λ〇》 R内吊 ηα9》 9萃小; 气叨Hη九C》 }R小λ.

2. 〇< 叨d | 〇C 〇予. 叨IV予9 n叨φmλ 〇气叨Hη九C d予 d叨馮予 P叨&λ个 卜 卜 βV》 d四s叨 | 9  
| 〇<. ndHV P四V予 〇C h\$予 | 小 气四 "四" 岁小驷 巾小 ̀ 〇〇小 P叨吊d小》 " P\$Cs n巾 〇C

叨m叨甲吊φd叨吊φn 〇φn | 〇<. 巾四代 | m〇吊 巾四吊》 ; 木驷G代 nd》 个w代 β9NGλ; 黑四φ (Pλ) s  
予λ 四小m予) nd 予λ予9 气9 n中β β9NGλ; 》 αV | 心 φ叨四 }d小 φsn9 βm虫四λ. 卜 卜 驷 〇λP叨n

hCn早n 十〇λ9λ. 气C巾 Pλ小 气叨Hη九C λ竺 λ竺 | 小 G巾》 Hφ d四s叨 气9 d叨予 d四馮》 气9 d叨予

予小md吊 气四 气巾 叨》 d气叨Hη九C }d 〇小 G巾》 气》 馮d〇咒 | 小 气》 黑H卜

气巾 〇气C巾 〇mλ 叨》 〇s 气小 | 予9 λβD予 | 小 叨》 〇气C巾 〇mλ D黑 λη P叨叨m Pd四 "

3. P9n 9d忿吊》 P9n 9d忿节》 P; 卜 "Legers" Dβ四 ητ小 木吊 n气nGhd小q吊 〇虫mC n十D巾&予

P'j予 h\$) 〇》 Hη P十W< 9萃小 ny) 9叨予 D黑 小吊 }卜予 卜 卜 驷 D》 :吊 dnH小 叨四咒 巾φλ λβ9d (Hθ.

30 11-16), 甲J 1/2 〇η小叨吊 P〇dm, 气9s 「吊 气》 &叨m λ十&φ黑d萃小驷. nd 「 | 驷 P 卜 驷》 驷  
叨》 〇s n叨馮予 小nm 〇η&〇予 2H四, 黑叨馮四 d 卜 驷 P十d叨黑 nH》 λn&d2 | 予 λn十驷公萃小

木甲G小 "氣》黒ηC 気9 DCφ, 00000000 | 0c吊 λ+nM吊卜," 気0Hλη9C n0小 λ忿吊JC P/ld0予 P000  
m000 "気0Hλη9C P00甲吊》 λsnφ00" i λ 0HV nH | 小

卜卜勺mλ予》 WC十甲λ9 P気0Hλη9C00 hηC ηs木λ苳甲λ9. "

气》 叨&小 气 | HV 叨》 叨甲吊 P叨n and 予 甲Jd莽小》 气nGhd七》 HD予C)nvjvjq 卜. 气卜》 P四黑)小 s) 禽》 n叨黑》 虫 气9 叨sPd咒 | 予 n十叨P叨 小H几甲吊 气》 黑十黑nq 叨叨h予d卜. | NC 叨》 气 | HV PnC 叨T早吊 卜λ 2H n9n 9叨四:吊 dβ 气9 n叨JZ岔小 n dβ n叨 | 气予 dβ 9莽小. βV λ》 s λn&d2 | mη βm虫四λ; βV叨 hCn早n》 叨nφλ》 Dβ叨 hCn早n》 n9d叨 d予 P叨m叨φ λn&d2 | 予 | 小 PD》 飞d七小叨息小 气9 P叨》 岔 h\$λ d卜 叨四 \$mC D》 飞λ》 叨n叨h, D黑 叨小 nH | 予 甲Jd叨叨λn予. 气mλ十岁小》 D黑

气叨Hλ叨九C P叨n叨小 PhCn早n nη予 hCn早n | 小 气z n叨四C n\$ n\$η 叨》 qC 叨甲吊》 卜 卜 D黑 气z 予叨mdV. " ND》 飞λ λd\$C叨四 d叨四叨四 卜 卜 四四》 P气叨Hλ叨九C 叨βλ | 小9. nH | 予 D》 飞λ n叨n叨m IVG 甲9 甲9 中λ 叨 叨》 λd叨予. 叨n叨甲吊 D叨; , 气小 | 予》 n叨四φ黑叨四 叨s λn&d2 nd叨n叨η 卜 nη予 m\$杰λ-叨四》 叨 m叨四 Pd小叨四 nH叨四 气》 黑n9, dhCn七》 PhCn七》 λβD予 H叨四小叨四hC | 予 n气 | HV PnC HC吊四βm虫四λ. βV 叨》 n\$ | 小-叨四λn予四 hCn早n》 P叨咒个 气9 hCn早n》 P叨叨ηh 气9 P叨叨ηh予 ληH岁小 P叨9nC | 小 "叨λ叨四IVG吊卜》 λβ十小 n叨四予)d小》 λn小吊卜》 气》 &叨η< ηCY9吊卜 气》 & 卜 n叨小 d予 βηG. n甲J十nH小吊λλ9 ndHV 气叨Hλ叨九C》 n叨小叨四9 叨》 &η吊卜 小nm ληη公吊卜.

vβD古》 小叨s9 β卜》  
飞小 叨β, 飞小 叨β! "叨四OG\$ VI

λD叨φC

P四黑)s) 禽卜 叨6叨 nφ竺 n叨JC十叨ηβ | NC. 叨s叨四甲节  
n48 P气C 叨 NC吊JC n叨< DC叨十叨d卜. 气 | HV 叨儿四甲吊 n 2 nG 小nm CH叨予)d莽小 | n<.

气 | 叨 n叨C 叨叨η甲吊 小nm n十虫z m 卜z小十叨叨 | 小 | NC n叨》 H叨吊》 小nm 甲吊》 气m 34200 P叨 叨 | 小 n气》 四》 & 小nm λ》 s小d》 予 ηCU》 , λ》 s小d》 予 ηC叨吊甲吊 | n<. n气》 四》 & η》 20 叨儿四甲吊 | n< 气9 8 n叨气Gη 叨叨咒咒. nDC叨 P十黑9叨m P气》 叨予 n十咒& 卜 PDC叨 φd叨早吊 气9 λ叨四四 λ叨四四 λ叨四四 D) nCJC ληZ小 λ》 s | 予 十叨n叨卜. n叨四VG叨 叨叨咒咒 Dβ叨 叨叨几, n叨< DC叨JC nDC叨JC λ叨四予 P气》 叨予

叨四h早吊 | n<. 十叨ηβ 虫η虫A吊 λG予 叨叨A甲吊 nλ四. 小 小nm岁小 h\$λ 小nm, n叨ηnd岁小予) 咒予》 咒 吊叨小 | NC, 叨叨岔小 "φ&n" n "气竺叨φ&n" n小 P十n 《&d小 叨叨小 四0φ\$ nλ》 s2Hφdλ | NC, 气9叨》 n叨nv小 n dβ 叨小四 | NC n叨C 卜z小甲吊JC P叨n四四 | NC P十n | n小 n叨ηφ ηβ) η七 叨C 叨甲吊 dβ | NC Hd虫 | 予9 m) η6小 n叨四小dφ 几 叨》 qC n叨四 P十n | n小 n叨四十n | H叨 D黑小吊 叨 D叨s Dβ叨 n叨四 λ叨C 2H 小nm 叨 φ叨m β吊dλ.

P四黑小s》禽》Gf Gf Pn+hCn七》9β | 予 | nC.βV n虫叽 | 予 λ气四C 气》 &吊β 气&λd卜.黑V9,βV n | |,  
nmφdd小 叨甲φC 驷》气》四Gd》? 1岁. P气叨Hλη九C n+hCn七》λn黑9虫 气9 λn黑9虫 n | | Uη小驷 9予; 气9驷  
n卜卜驷 Osi吒甲吊 小nm n巾小 λ忿吊 \$dh早吊JC n叨;n黑》φ 卜z小β叨n小 气巾 \$R驷 nC9予 | 小η卜甲吊βV》》  
d四s叨几βph<驷 nλ&n n禺》n+hCn七》四兜兜λ λβ予λ驷 气 | 巾叨》nd n》\$9苳小》η予 η}卜.2岁. nC&  
nHV n予 nnH小n》Hη P+W< 叨卜\$ PηC An早吊 气》&Dm十黑Cλ

የተጠቀሱትን በስርዓት ዋጋ እና በመቆጠብ ቆሞ! እዚህ እንዴት እንደምንታስታውስ

የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መሠረት. እሱ ከግምቱ በላይ በሆነ በክርስቶስ የታጠቁት ክፍያ ነው.

ከሞተ በኋላ ቤተ ክርስቲያን የሚሠራበትን መሠረት አቆመ. "ሌላ መሠረት ማንም ሰው ሊኖረት አይችልም ከተመደበው ነገር ከኢየሱስ ክርስቶስ ይልቅ ተኛ. እኛ የተገነባው በ

ሐዋርያት እና ነቢያት (እኔ የተገነባው ሁሉ), እርሱም የማዕዘን ድንጋይ ነው.

3 ር. በማደራረብ ድንኳኑ አንድነት የክርስትና ስርዓት አንድነት እና የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነው. አንድ መንገድ, በአንድ መንገድ, አንድ የማደንደርስ ድንኳን, አንድ የመዳን እና አንድ ቤተክርስቲያን አንድ አለ. ለኤፌሶን ጳውሎስ እንዲህ ሲል ጽ wrote ል: - "እኔ የእግዚአብሔር እስረኛ, በመጥራትዎ ውስጥ የመንፈስን አንድነት

ለመጠበቅ, በትዕግሥት, አንድ መንፈስ, አንድ መንፈስ, አንድ አምላካ አንድ ጥምቀት, አንድ ሰው, አንድ እና የሁሉም አባት ነው እለምናለሁ. ከሁሉም በላይ, እና በሁሉም በሁሉም" (ኤፌ. 4 1-6). ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ተመሳሳይ

ሐዋርያው እንዲህ ሲል ጽ writes ል: - "በአንድ አዕምሯዊና በተመሳሳይ ፍርድ አብራችሁ ፍጹማን አድርግ" ሲል ጽ "ል. ደግሞም እንዲህ ይላል: - "ሕንፃው ሁሉ, ወደ ቅዱስ መቅደስ ያድጋል. በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሠራላችሁ. የተባረጁችን ጌታም እንዲህ ጸለዩ: - "እጸልያለሁ... አብረኸኝ እንደ ላክኸኝ ያምን እንደ ሆነ እናንተ ሁሉ እኔ ነኝ.

ይህንን ትምህርት የተሳሳተ ስህተት የለም. የእግዚአብሔር ዓላማ አንድ "ራስ" - ክርስቶስ እና "አንድ አካል" መኖር ያለበት ነው, ቤተክርስቲያን, የክርስቶስም ሰዎች ሁሉ አንድ መሆን የግድ ሳይሆን አንድነት እንደሌለበት ነው. ይህ

አንድነት እንዲሁ ስሜታዊ መሆን የለበትም, ግን "ዓለምን" ከሚያስደንቅ መለኮታዊ አመጣጥ ጋር የሚስብ እውነታ ነው, እናም ይህንን አንድነት ለማምጣት እና ለማቆየት የክርስቶስ መሆናቸውን እንዲጥሩ የሚያደርጉ ሁሉ ግዴታ ነው. ጌታን ኢየሱስን መውደድን የሚናገር, ከላይ ባለው ጸሎቱ ውስጥ በነበረው ልባዊ ጸሎት ፊት እንዴት እንደሚረዱ,

ህብረተሰቦቻችንን ሊደግፍ ወይም ሊማር ይችላል, እኔ ግን የመረዳት ችሎታ አለኝ. በሺዎች የሚቆጠሩ ክርስቲያኖችን ለማቋረጥ የተቻላቸውን ሁሉ ለማድረግ የተቻላቸውን ሁሉ ከማድረግ ይልቅ በሺዎች የሚቆጠሩ ኑፋቄያዊ

አውታረመረብ ውስጥ ገንዳቸውን አግኝተዋል, ይህም ለእሱ ሰበብ እና ጭንቀቶችም እንኳ ሳይቀሩ ያስቸግራሉ. ግን በእግዚአብሔር ቃል ፈጽሞ ሊከላከል አይችልም. በእርግጥ, ቅዱሳን መጻሕፍት ያወጋሉት እና በእርግጠኝነት

በእርግጠኝነት ያተኮሩ አይደሉም. "እኔ የጳውሎስ ነኝ, እኔ የጳውሎስ ነኝ, እኔ የጳውሎስ ነኝ, እኔ የአጵሎስ ነኝ, እኔ

ደግሞ እኔ የኬዝ ነኝ, ከእኔ ጋር ተከፍሎአልን?" እኔ የኬፍሎስ ነኝ? (1 ቆሮ. 1: 10-13ን አንብብ.) "እኔ ግን ወንድሞች, እንደ ክርስቶስ ሕፃናቶች, ሥጋዊ አይደሉም, ምክንያቱም አንድ ሥጋ አልዎት? እኔ የአጵሎስ ነኝ. አጵሎስ አይደላችሁም አጵሎስ እንግዲህ ምን ትላላችሁ? በቆሮንቶስ ቤተ-ክርስቲያን ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ምልክቶች ነበሩ - እነሱ ኋለኞች ነበሩ - የህወረ ወፍ ክፍሎች እና የፓርቲ ስሞች ነበሩ. እናም እንደ ሥጋዊነት ከመነሳሳት የሚረዱ ቢሆኑም, እናም ወደ

ቀደዱ ቤተክርስቲያን እስትንፋሱ የሚወስዱትን የበርሻነት መንፈስ የሚቃወሙ አይደሉም። ህብረት ጥንካሬ ነው። እሱ "የውበት ነገር, እና

dHdd𠄎𠄎黑n小, "φsn9, 》白V9, \$φc, 予nnc 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎予 2H. - 𠄎𠄎𠄎𠄎G𠄎𠄎小" D》𠄎𠄎𠄎𠄎 D》𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 s  
[ | 小 ληζ小 nq< 𠄎𠄎》岁 m< | 小! 𠄎𠄎𠄎 λh 𠄎𠄎》黑 小s Hβ予 | 小 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎, 𠄎𠄎c) m𠄎𠄎 𠄎𠄎》禽 𠄎𠄎𠄎𠄎予 dβ  
𠄎𠄎》黑D黑φ Hβ予 | 小; βV 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 dβ Dζ黑 𠄎𠄎𠄎》十Gc𠄎𠄎 dβ 𠄎𠄎》黑𠄎𠄎Dc& P𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎》nH,  
λβD予𠄎𠄎 dHdd𠄎𠄎 𠄎𠄎》𠄎𠄎H𠄎, 𠄎𠄎 | HV 𠄎𠄎𠄎 虫m𠄎𠄎𠄎, φ𠄎𠄎 予 𠄎𠄎9 mλ, 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎9 Vηζ予 十白𠄎𠄎q甲𠄎  
β𠄎𠄎dR.

四予 𠄎𠄎》悬予 m 《心 | 小

𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎》𠄎𠄎𠄎D&予 2H

𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎》𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎 i 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎》  
𠄎𠄎𠄎d𠄎.

𠄎𠄎》𠄎𠄎》 & PD》𠄎𠄎𠄎》φ予 𠄎𠄎》 &𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 i 𠄎𠄎  
n𠄎𠄎𠄎𠄎Jc λ) s h\$λ 𠄎𠄎》黑𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎

𠄎9β》0β》0β》0β》0β》, nλη nλη  
nλη nλη 𠄎𠄎 | 𠄎𠄎 黑n βd岁λ.

rh𠄎𠄎 n𠄎c 𠄎𠄎9 mG予 | 9 𠄎 | |,  
ndβ } 𠄎 𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎》,

𠄎𠄎》𠄎𠄎》𠄎𠄎𠄎小 PD》𠄎𠄎𠄎》𠄎𠄎𠄎sd早𠄎 i 黑η虫9  
PD》𠄎𠄎𠄎》\$φc 四ηP予 β𠄎𠄎dλ.

\$φc, 𠄎𠄎》s λn黑η𠄎 𠄎𠄎𠄎,

𠄎𠄎》𠄎𠄎》 & P𠄎𠄎早𠄎 \$𠄎𠄎𠄎 𠄎 𠄎 𠄎mλ. λ) s | 予  
i 𠄎D予, 𠄎9 小s 𠄎𠄎𠄎𠄎 小nm, 𠄎 𠄎 𠄎𠄎 𠄎c𠄎𠄎𠄎  
𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 2H. "

n+tmPφ "Phan𠄎𠄎》四V𠄎c 𠄎𠄎》悬予 i n9D》β𠄎𠄎dλ?" n+tmPφ. 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 | 小 𠄎𠄎Ghd小)》G𠄎𠄎小) 𠄎𠄎》黑𠄎𠄎  
𠄎9 𠄎𠄎) 𠄎𠄎》黑 𠄎𠄎𠄎小 𠄎9 V个) 𠄎𠄎》黑 𠄎𠄎木节 𠄎𠄎》黑n+𠄎 𠄎9 𠄎d𠄎𠄎 𠄎𠄎》黑n+𠄎 𠄎 𠄎 𠄎岁𠄎 hcn早n) 𠄎n+𠄎 Pdn) 𠄎  
λ&n n𠄎)》η𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎)》 P𠄎𠄎𠄎m Pλ𠄎 𠄎𠄎𠄎 | 小. }d 𠄎𠄎𠄎𠄎 Pγβ四q予 𠄎𠄎𠄎d𠄎, Dβ𠄎𠄎 𠄎𠄎9𠄎 𠄎𠄎Gc }d  
𠄎𠄎𠄎予 ηβ 𠄎, 𠄎d𠄎) 𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 | 予 𠄎9 𠄎VβD予 小nm λ) s 𠄎 𠄎) λdn) .

d四黑}小s》禽》λG予咒《q吊 λ》 & 〇レd小 dβ十岁. Nm驷η卜 叨 「》 qc 气》 叨禺 | 〇cβ叨ndλ. 叨》

驷9λ〇予 P气 | 巾 驷η儿甲吊 驷cm 四ηG| | 小 "P勺m}予 h\$}" P叨d小 中λ 〇〇ηGβnm 〇〇ηGβnm, λ》 s中λ咒 《》 四d予 气》 黑 「 | λn十小}d卜. d叨\$叨}甲节 Dd忿予吊》 小sφ予 〇十}}H小 P十Jdm小》 卜z小 〇叨禺竺}n〇λ. nD黑虫 〇Ad 〇气c中9苜小}\$< | 〇c 气9驷 P〇dn φm木吊》 λ黑{个. 叨》 气叨Hλη九c 〇HV 咒 《》 λ十黑巾十驷. 〇〇H 气忿节, 气巾 P十WG β叨ndλ

አዳምና ሚስቱ የቆዳ ልብስ አለበሷቸው። አሁን፣ ቆዳዎች ለደንበኞች የተገደሉት እንስሳት በመጀመሪያዎቹ መሥዋዕት የሆኑት ግድ የለ ምክንያታዊ አይደለምን? ቃዮንና አቤል ስለ መስዋዕትነት ተገንዝበዋል; እውቀታቸውን የት አገኙት?

በእርግጥም ከእነዚያ ወላጆች የመረጃቸውን በቀጥታ ከአምላክ ያገኙ ናቸው። ታዲያ ይህ እንደ ሆነ፣ ትዕይንት ምን

ያህል ቆንጆ ነው? ይህ የሴቲቱ ዘር ስለመሆኑ ጸጋ የተገለጸውን ቃል ሲሰጥ፣ በንጹሐን ተገኝተዋል። በመግደል ምክንያት አንድ ትምህርት ይሰጣል፣ ከቆዳዎቻቸውም ጋር የኃጢአት ሰው እፍረትን ይሸፍናል። የመጀመሪያዎቹ ወላጆቻችን

የትዕይንቱን ምሳሌያዊነት ያውቃሉ? አናውቅም። ነገር ግን "የዓለምን ኃጢአት የሚያደርሰውን የአምላክ ክፉ"

የሚያስታውስ የእግዚአብሔር ደምና ጽድቅን የሚሸፍነው የእግዚአብሔር ደምን እንዴት ያስታውሰናል? ነገር ግን

በብሉይ ኪዳን የክርስቶስ ምልክቶች ሁሉ ግን ግን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነውን ቤዛ በከፊል ይዘጋጃሉ። ሽፋን

መጠቀምን መደበኛ ወይም ማጥፋት አለመሆኑን መደበኛ ነበር። ነገር ግን በክርስቶስ ጸንተው ይደመሰሳል ብሎአልና; ተነሥተህማል። ጥፋቱ፣ እፍረቱ፣ እፍረት፣ ተወግ ል። እነሱ ከእንግዲህ አይታወሱም። እኛ አንረሳቸውም፣ ቁስሉ ለእኛ

እንዲረሳ በጣም ጥልቅ እና ቁስለት ነው። እግዚአብሔር ግን "ኃጢአታቸውንም በደላቸው ከኃጢአታቸው ከእንግዲህ አልታስብም" ይላል። ብቻ አይደለም የሚሸፍነው ግን ተገለጠ። ይቅር ማለት ብቻ አይደለም፣ አልረሰም። እኛ "ጸድን"

ሲል "ጽድቅን" ተገልጿል። "በእምነት ጸድን፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከአምላክ ጋር ሰላም አለን።" እርሱ በጥበብ፣ ጽድቅ፣ መቀደስ እና ቤዛነት ለእኛ ተደርገዋል። "የማደሪያው ድንኳን ሽፋኖች ስለ ስርዓት የሚናገሩ መሆናቸው አይሆንም? ግን እነዚህን ሽፋኖች ለብቻው እንመርምር።

P Bargo Ckins መሸፈኛ.

ሌሎችን ሙሉ በሙሉ የተደበቀ ውጫዊ መሸፈኛ ከጡብ ቆዳዎች የተሠራ ነው (የተወሰኑት ቆዳዎች፣ ሌሎች የዊሎፒስ ቆዳዎች የታሰቡ ይመስላሉ)። ይህ ቁሳቁስ የአየር ሁኔታ ለውጦችን ለመቋቋም ተስማሚ ነበር። እሱ በእገያው ጨለማ ውስጥ ነበር፣ ጠንከር ያለ እና ትኩረት የሚስብ ነበር። ከመዘሪያው አንጃ፣ ምዕ. 1: 5 በእነዚያ ቀናት ብዙውን ጊዜ

ከጨለማ ነገር የተሠሩ ድንኳኖች ይታያሉ። ቀደም ሲል በተጠቀሰው ምዕራፍ የማደሪያው ድንኳን ከተለመደው እይታ እንደተደበቀ አስተውላለሁ። ግን ያለ ምንም እንኳን ውበት ባይኖርም እንኳን። አሁን በዚህ ውጫ ግልፅነት፣ በጣም

አስፈላጊ እውነታ አለን ብዬ አስባለሁ። 1 ኛ. የተባረከውን ጌታችን በምድር ላይ አክብሮት አለው። ነቢዩ ኢሳይያስ "የእርሱ ራእይ ከማንኛውም ሰው ሁሉ ይልቅ ከሰው ልጆች ይልቅ" ነበር "(8 52:14)። "በፊቱ እንደ ርገራ and ት፣ ከደረቅ

መሬትም እንደ ሥቃይ የለውም። ነው። 53: 2,3. ይህ ሁሉ፣ እያንዳንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ አንባቢው እንደሚያውቀው ሁሉ የናዝሬቱ ኢየሱስ በተጻፈው ደብዳቤ ላይ ተፈጸመ። ኩሩ አይሁዳዊው ተቆጥቶ የነበረ ሲሆን የእስራኤል ተስፋ -

የእስራኤል ተስፋ - የእስራኤል ተስፋ መሲህ መሆኑን ሲናገር የእሱ የእሱ ሃሳቦች ሀሳቦች ይነገጡ። ሥዕሎች ብዙውን ጊዜ ኢየሱስን በታላቅ መኖር፣ መለኮታዊ ፊት፣ መለኮታዊ ፊትና በራሱ ዙሪያ የሌለበት ብርሃን በመወከል ያስደስታቸዋል። ይህና፣ እኔ በጣም ተፈጥሯዊ ነው ብዬ አስባለሁ፣ ግን ሁሉም ስህተት። እሱ ማንኛውም ተፈጥሮአዊ ውበት፣ ተጋላጭነቱ፣

ድህነት, ሀዘኖች እና የእድጓዳ ጣቶች በቀላሉ ለማፍሰስ በቂ ነበሩ. ከሰው ልጆች ጋር ከተለመደው በላይ ከተለመደው በላይ የተጋለጡትን ለመወከል የበለጠ በመግለጫ እና በቃላት የበለጠ ነው. ይህ ለምን ነበር? ምክንያቱም 'ሥጋዊ

ዓይንን መሰል' ያለው ዓላማ አልነበረም. የቅጹ ክብር ይሁን, የእርሱን ባሕርይ እና ሥራው ሳይሆን, የእርሱን ባሕርይ እና ሥራው አይደለም. 2 ፍ. በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥም ይሠራል. "መንግሥተ ሰማያት

የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አንድ አስፈላጊ ክፍል ነው። ሁሉም አንድ ላይ "ለሚጠፉ ሞኝነት" ነው። የመሰብሰቢያ በታዎቹም፣ ከወሎ ገፋስም ሆነ ከወሎ ገፋሱ ሁሉ፣ እናም መንፈሱ ሁሉ ተሰማው፣ እናም መንፈሱ አልተለወጠም። ተፈጥሮው አልተለወጠም።

ታዲያ በዛሬው ጊዜ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት እና ፕሮፌሰራዎች ስለ ኩራትና በከንቱ ምን ማለት አለበት? ታላላቅ ሕንፃዎች፣ የዌንዶውስ፣ ውድ የአካል ክፍሎች፣ ከፍተኛ ደመወዝ ያላቸው አገልጋዮቻቸው፣ "ፋሽን ሊኖሩ የሚችሉ ጉባኤዎች" ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ ነገሮች የወንጌላዊን በተለይም ዓለማዊ ሰዎች ማፅደቅ ሊያሸንፉበት ይችላሉ፣ ግን የቤተክርስቲያኗን መንፈሳዊ ኃይል ያካፍሉ እና ሽባ ሊሆኑ ይችላሉ። በቤተክርስቲያኗም ሆነ በዓለም መካከል ያለውን የመፍራት ማዕበል አቋርጠዋል። በማህበራዊ አቋም መሠረት በቤተክርስቲያን ውስጥ ላሉት ሰዎች ልዩነቶች እና አክብሮት ይመራሉ፣ እነሱ ለውሳይ ወደ አባልነት መንገድ ይከፍታሉ። ክርስትና እንደዚህ ያሉ መለዋወጫዎች አይፈልጉም። ያለእነሱ አቅማ የሚገፋፋ ነው። ብዙ አድናቆት ያላቸው ሰዎች ግን ከኃጢአታቸው በማዳን አይደሉም። ከክርስቶስ መንፈስ ጋር የማይስማሙ በማሰለሰል፣ እንዲሁም የክርስቶስን ታላቅ ዓላማ በማቅረብ የወንጌልን ከፍተኛ ዓላማ እንሸነፋለን። ስለሆነም ስለ ማደሪያው ድንኳን ውጫዊ ነገር እንደሌለው ሁሉ፣ ከእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ጋር የተገናኙ የሥነ ምግባር ሥጋዊ ሥጋዊ እና ስሜታዊ መስህቦች መሆን የለባቸውም።

ውስጣዊ ሽፋን

በተቃራኒው፣ ከመገናኛው ድንኳን ውስጥ እንደሚታየው መሸፈኛውን ወይም ውስጣዊው ሽፋን እንዳለው መመርመሩ አሁን ሊሆን ይችላል። ከውጭ እና ከማደሪያው ውስጠኛው መካከል ካለው ንፅፅር የበለጠ የበለጠ አስገራሚ ሊሆን አይችልም። ቀደም ብለን እንደተመለከትነው ጨለማ፣ ቅሪቶች እና ትኩረት የሚስብ ነበር፣ ግን የኋለኛው ደግሞ እጅግ በጣም ሀብታም እና የሚያምር ነበር። የጥሩ ወርቅ ግድግዳዎች እንዳየን አይተናል። እንዲሁም በጥሩ ወርቅ በጥሩ ሁኔታ የተሠሩ ነበሩ። ከዚህም አጠገብ የቀኑን ብርሃን በመዘጋት ቀናተኛ በሩን የሚዘጋበት ደጃፍ ነበረች; ከውስጥም

እንደሚታየው መጋረጃና መሸፈኛ ሆነ; እነዚህ ሁሉ ተመሳሳይ ቆንጆ ሽካራነት እና ቀለሞች የተሠሩ ናቸው። የመጀመሪያው ክፍል የወርቅ መብራት ሰባት ብሩህ አምፖሎች አብራርተዋል። የቤተ ቅድስ ደግሞ ቅዱሳን ያበራ ነበር; ወደ ምሕረት መክደኛው ከእርሶ ከተሸፈነው ከሰማይ ታላቅ ብርሃን በሽክለ ውስጥ አብራ ነበር። ታዲያ ማደሪያው ድንኳን ውስጥ እንዳይታየው ማደሪያው ድንኳን እንዴት እንደነበረች እንዴት አስገራሚ ነው! ውስጠኛው የውስጠኛው ሽፋን ሰማያዊ ሐምራዊ እና ቀይ ቀለም ያላቸው ቀለሞች የተሠሩ የተሰሩ ነበር, መላእክታዊ ያልሆኑ ዘይቤዎች (ምናልባትም ምናልባት ጥሩ የመርከቧ ጥሩ የወርቅ ክሮች መርታዎች በመጋረጃዎች ላይ ሰርተዋል። አሁን ይህ ሁሉ ክብር, ውበት እና ሀብታምነት ስሜት ቀስቃሽ ነው። እሱ ስለ ክርስቶስ መለኮትነት ይነግረናል። እሱ "እግዚአብሔር በሥጋ የተገለጠው የእግዚአብሔር" ነበር። ክብር ነበረው, ግን መንፈሳዊ ነበር ሥጋዊ ሳይሆን መንፈሳዊ ነበር። የሐንስ እንዲህ ይላል። የኃጢአት ማንነትን በማንጸባረቅበት ጊዜ የክብር ምሳሌና የእርሱ ሀብት መልክ ሲሆኑ: በነገርም መልክ ሁሉ የተደገፈውን ደግሞ ተቀመጥ





ለሰው ሁሉ ሞትን ቀም። "በእግዚአብሔር መልክ ከሚፈረድበት ከመላእክት ይልቅ ከመላእክቶች ይልቅ" ዝቅተኛ

"ሆኖ፣ ከአምላክ ጋር እኩል ያልሆነ፣ እንደ አገልጋይም እንዲሁ በሰው ልጆች ላይ የተመሠረተ ነው። እንደ ሰው ልጅ እንደ ሆነ ታዘዘ። እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጻፈች። በመቀጠልም ድረስ፣ ቶሎ ድንኳንን በመሸሸግ ጊዜ፣ በዚህ ስፍራ የተወክል ድንኳንን በመሸከምበት ጊዜ ተመልሶን ተጀምሮ ጀመረ እና ጀመረ የደቀ መዛሙርቱን እግር ለማጠብ እኔ ጌታና ጌታዬ እግራችሁን ካጠብኩ እናንተ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ማጠብ ይኖርባችኋል; እኔ እንዳደረግሁላችሁ

እንድታደርጉአችሁን ምሳሌ አስቤአችኋለሁና። እውነት እውነት እላችኋለሁ፡ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም። ከላከው የሚገባው ከጌታው አይበልጥም። ይህን ብታውቁ፡ ብታደርጉትም ብጹዓን ናቸው፡ እርሱም የመንፈስ ድሆች እንሆን ዘንድ የዘገየ ነው። የመንፈስ ድሆችም እንኳ ቢሆን፡ የእግዚአብሔር መንግሥት ብጹዓን ነን። ሁሌም። "ይህ ሥራውን ሙሉ በሙሉ ያከናወናችውን ጥቂቶች ሙሉ በሙሉ የተማሩ ናቸው። የራሳቸውን ነገር አይመለከትም; ነገር ግን

የሌሎችን ነገር ግን አልመለሰም። እያንዳንዳቸው ለቤተክርስቲያኑ በጎነት እና ለክርስቶስ ክብር ለማውጣት ይጥራሉ።

ይህ ሽፋን ከምቶት ውስጣዊ ሽፋን አጠገብ መጣ፣ ስለሆነም የአውራ በግ መኪናዎች መሸፈኛዎችን ከቆዮች በኋላ ተኛ. ፍየሎች መሥዋዕት ነበሩ. በሁሉም የእስራኤል ዓመት በታላቁ ዓመት፣ የስርዮት ቀን፣ መስዋዕት ሁለት ፍየሎች አመጡ. አንደኛው እንደ የኃጢያት መስዋዕት ተገደለ; አሮን ደሙን ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ወሰደና ለሕዝቡ ሁሉ

ማስተሰረይ እንዲሆን በምሽቱ መቀመጫ ላይ ረጨው. ሌሎቹ ፍየሎ በሕይወት ወደ ሰፈሩ ጠርዝ ተወሰደ; አሮንም እጆቹን ወደ ሰፈሩ አደረገ; የእስራኤልም ልጆች ኃጢአት ሁሉ ኃጢአታቸውንም ሁሉ ላይ አደረገ; እርሱም በገዛ ፍየል ራስ ላይ አደረገ: በተራውም ሰው ምድረ በዳ በሮድረህ እጅ ላከ ፈነደ: ፍይሩም በደቂቃዊ ምድር ላይ ተቀመጠ.

አንባቢው የመክፈቻ አስተያየቶችን ያስታውሳል፣ ይህም በሽፋን እና ስርዮት መካከል ያለውን ግንኙነት ይህና፣ ይህ ለእኔ ፍየሎች መሸፈኛ ነው።'

ፀጉር በተለይ ለእኛ ታላቅ የኃጢአት ክፍያችንን ያስታውሳናል። እናም የእነዚህን ሽፋኖች ዝግጅት መለኮታዊ ትምህርትን መኖሩንም አስባለሁ። የእነሱ ምሳሌ ትግበራ ሁኔታው፣ ትህትና፣ ስርዓት፣ የቅድስና ውበት፣ ሰላምና ሰላምና ውበት፣ ሰላምና እና የተባረከምነት። ስለሆነም ኢየሱስ የተሠራው በሰው ልጅ አምሳያ ውስጥ በሰው ልጅ አምሳያ ውስጥ ራሱን ዝቅ

ያደርጋል፣ እራሱን፣ ስለ ኃጢአታችን ሞተ፣ ወደ ክብርም ገባ። እንደዚሁም እንዲሁ በኃጢአታችን እና ከኃጢአታችንም ሁሉ፣ በኢየሱስ ላይ ባለው ደም ላይ በመተማመን፣ እና ይቅርታን፣ ሰላምን፣ እና የእግዚአብሔር ክብር እንመላለስ።

ምዕራፍ VIII

የብራዚን መሠዊያ

በማደሪያው ድንኳን ውስጥ ያሉትን ነገሮች አጠገብ ከሚያስቡበት የዚህ ትንሽ ሥራ ዕቅድ ጋር የሚስማማ ነው።

ከእነዚህም መካከል የሚቃጠለው መባ መሠዊያ ነበረ። ይህ ካሬ ነበር፣ እናም ከናስ እንጨት የተገነባው ከሱያ ከእንጨት የተሠራ ነበር። ከላይም ሆነ በታችም ከሌላ ክፍት ነበር። ነገር ግን የእሳት እና መሥዋዕቱን ለመያዝ ጠንካራ ጠንካራ የናስ መቃብር

በመካከለኛ የሚሆኑት በመካከለኛ መሃል ተቃራኒ ነበር። ይህ መሠዊያ (መሠዊያ) ዘጠኝ ጫማ ስልቅና አምስት ጫማ ያህል ከፍ ያለና አምስት ጫማ ከፍ ያለና በታዋ ነበር፣ ይህም በቀጥታ በ "በር" መካከል በመገናኛው ድንኳን በርና በመካከለኛው መንገድ ላይ ተቃራኒ ነበር። ትኩረታችንን የሚፈልግ የመጀመሪያው ነገር ነው።

እሳቱ

የመሥዋዕት መሠዊያ እሳት በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ቀጥተኛ በሆነው የእግዚአብሔር ሥራ ተጀመረ።

የእግዚአብሔርም ክብር ለሕዝቡ ታይ፣ እናም እሳትን ከጌታ ፊት ወጣ፣ የሚቃጠለው መባውም ሆነ ወፍራም ሁሉ በፊታቸው ጮኹ " (ዘሌ. 9 23-24)። ይህ የተደረገው በዚህ መሠዊያ ላይ በእሳት ላይ ያለው እሳት ለማዝናናት የእግዚአብሔር እሳት ነበር። እናም በጣም አሰቃቂ ትርጉም ነበረው። በመሠዊያው ላይ ያለው እሳት ለዘላለም

እንደሚቃጠልብስ እዚህ ላይ ተመልክተናል። በመሠዊያው ላይ እሳት ይቃጠላል እሳትም በመሠዊያው ላይ አይቃጠልም " (ዘሌ 6 12-13)።

አሁን ይህ እሳት ምን ያመለክታል? ወደ ማደሪያው ድንኳንና ቅድስተ ቅዱሳን በመቅረብ ቆመው በመሠዊያው ላይ የሚነድ ነው? አንድ ነገር መወከል ለእኔ እና ያ - የእግዚአብሔር ፍትህ ብቻ በኃጢአት ቅጣት ነው! ይህ "ፈጽሞ የማይረካ እሳት" ያመለክታል። "ኃጢአት ሳይቀጣው ሊኔድ አይችልም" ይላል። "አምላካችን - (ለኃጢአት ሁሉ

ከኃጢአት ጋር፣ በላይም ከኃጢአት ጋር)" ይላል። እናም "እሱ በፍጹም ጥፋቱን ማጽዳት አይችልም።" ድሃው ኃጢአተኛ ንጹህ ሰለባውን እንዲታረድ እና በዚህ መሠዊያ ላይ እንዲጣጣሙና በበሽታው ላይ ሲጣላ፣ በአዕምሮው ውስጥ አንደኛው ሀሳብ መተካት ይሆናል። "ጌታ በንጹህ የበጋ መከራ እንደደረሰሁ፣" እግዚአብሔር በታላቅ ምሕረት ባይኖረውም ቤዛ አድርጎ ሾመ። እርግማን ጌታችንን ለእኛ ለመሞት በመትሞት ምክንያት "ኃጢአት ሠራ" የኃጢአት መሠዊያ በመሠዊያው ላይ ተነስቷል። "ለእርቃችን ቆስሎአል; እርሱ ተበላሽቶ ነበር

ስለ ኃጢአታችን. የሰላምችን ቅጣት በእርሱ ላይ ነበረ. እና በፓርኩስ እኛ ነን

ተፈወሰ. ሁላችንም እንደ በጎች ተሳስተናል; ሁሉንም ሰው ወደ ራሱ መንገድ ዘርተናል, እግዚአብሔርም የሁላታችንንም ዓመፅ በእርሱ ላይ አደረገ.

መስዋዕቶች እና መገዳደሮች.

እነዚህ ብዙ እና የተለያዩ ነበሩ. ሁሉም ነገር እንደ ሆኑ ወይም ጥላቻ, ጥላ የሚሆኑ የክርስቶስ መስቀሎች, ይህም

"በመጨረሻው ዘመን ኃጢአትን በመሠዋት ኃጢአት ሊያስወግድ \* ተገለጠለት. አሁን ልብ-ፍለጋን, ነፍስ-ተናጋሪ

ጥናት ላይ እንገባለን. እኛ የቆምንበት ስፍራ ቅዱስ መሬት ነው; በተነሳው መንፈስ እንቅረብ. በትሕትና እና በተከታታይ መንገዳችንን ለመከታተል እና ሥራችን አብዝተው ይደሰቱ.

ማወቅ የሚገባው የመጀመሪያው ነገር እነዚህ ሁሉ መስዋዕቶች "ያለ በታ ወይም እንከን የሌለበት" መሆኑን ነው. ይህ የምንያንጸባርቅ የክርስቶስን ንጽሕፍን ይወክላል. እርሱ ወደ ዘላለማዊ መንፈስ ነው, ራሱን ያለ በታ እንዳለው አቆየ. እኛ የምንቤዛ ነን "ከክርስቶስ ጋር እንከን የሌለበት በሁብ, ያለ በታ እንደ በግ ነው" ተብሎ ተወለድተናል. በብዙ ጥቅሶች ውስጥ የማይሸግ እና ያለመኖር የክርስቶስ ንጽህና መስበክ ለብሷል. እሱ "ቅዱስ, ምንም ጉዳት የሌለው እና

ከኃጢአተኞች የተለየ" ነበር. "ኃጢአት አልሠራም በአፋም ተንጠልጣይ አልተገኘም"; እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ

እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያለውቀውን እግዚአብሔር እርሱን አደረገው. እሱ "ሁሉ እኛ ያለ ኃጢአት ገና እንደተፈተኑ ሁሉ" ነበር. "ርኩስ ከሆኑት ርቃተኞች ወደ እግዚአብሔር ያመጣ ዘንድ" ሞተ; Pilate ላጦስም. ከጠፋብኝ ማንን ከኃጢአት በታች እንደምታ ስርዖት አለ. ስለዚህ, ክርስቶስ በጥፋተኝነት አለም ጥፋተኛ በሆነ ዓለም ፊት ለፊት ፍጹም ቅዱስ

የተቀደሰ እና መስዋዕትነት በመሥዋዕታዊ ነው; ለመከረጅ ግሩም ምሳሌ, ስከው የሌላቸው ገጸ-ባህሪው እንደ ድሃው ኃጢአት - ተቃዋሚ በሚሆንበት ነፍስ ማበረታቻ ነው. And under that charm and that inspiration the classes:--"Burnt offerings," "sin offerings," "trespass offerings," "peace offerings,"

"meat offerings," "drink offerings," and offerings for "sins of ignorance." ከእነዚህ መካከል ጥቂቶቹን ለማስታወስ በታ ብቻ አለን.

1. የሚቃጠለው መጣው - ከላይ እንደተጠቀሰው እንደ አቅራቢዬው እንደ አቅራቢው መንገድ መሠረት ይህ ምናልባት በአባሪው መንገድ እንደ ብሬክ, አንድ ረግ, ፍየል ወይም ርግብ ሊሆን ይችላል. የአሳሾቹ ዘዴን የሚወክል ከሆነ አንድ ሰው እንደ ሌላው በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ያለው ነበር. በሁሉም ሁኔታዎች እንከን የሌለበት ወንድ መሆን

አለበት. የ "መካከል" መጣ በጣም የሚያስደንቅ ሊሆን ይችላል. የተገደለው "በመገናኛ ድንኳን ደጃፍ በር" መደብደብ ነበር, ስለሆነም ወደ እግዚአብሔር የመድረስ ብቸኛው መንገድ የተሰቀለውን የተሰቀለውን አዳኝ መሆኑን ያሳያል. አዛኝ "እጁ በሚቃጠለው መጣ ራስ ላይ መኖራቸውን, በአምላክ ላይ ያለውን እምነት በማወጅ ጥፋተኛ ኃጢአተኛ በሆነው ምትክ ይቀበላል የሚል እምነት ነበረው. ስለዚህ የተፈረደበት ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር የተሾመ መሥዋዕት ላይ

የእምነትን የእምነት እጁን እና ሞት ሙሉ በሙሉ የሚገባው በጎነት እንዲኖረን የእምነትን እምነት ይጥላል. አቅራቢው ተጎጂውን በገዛ እጆቹ ለመግደል ይመስላል. በአይሁድ መካከል የአውሬውን አውሬው የመግደል ዘዴ እስከ ዛሬ ድረስ

የጉረጅ ወረቀቶችን ማሸነፍ ነው። ይህ ነፃ የደም መፍሰስ ደም መፍሰስ የኢሳይያስን ቃል በኃይል ያስታውሳል፣ "ነፍሱን (ነፍሱን (ሕይወት) እስከ ሞት ድረስ።" አቅራቢው አውሬውን በገዛ እጁ ይገታል

በአቅራቢው እና በተተካው ሞት መካከል ያለው ግንኙነት በጣም አስደናቂ በሆነ መንገድ ያሳያል። እውነት ዓላማው የታሰበ ሀጢአቶችን እኛ እውነተኛ ነፍሰ ገዳዮች ሆነን ኖሮ የክርስቶስን ሞት ያስከተለ መሆኑ ነው። እኔ በአሰቃቂ ድርጊቶች ጥፋተኛ ወይም እኔ በተቤቱ ላይ እኔ ክርስቶስን አለመቀበል ከጮኹ ሰዎች ጋር እኖራለሁ "ስቀለው ስቀለው"; ግን እሱን ከተቀበልኩ ውድ ደሙ የጥፋተኝነት ስሜቴን ከቆሻሻው ሁሉ ያነጻለች።

የሚከናወነው ቀጣዩ ነገር ለአረን ወንዶች ልጆች የተገጃውን ደም እንዲወስዱና ሊረጩለት ነው በመሠዊያው ዙሪያ። በዚህ ውስጥ "እኛ መጥተናል... ለ

ከአቤል ይልቅ የተሻለ ነገር የሚናገር የመረጫ ደም "ደግሞም" "" ልባችን ከክፉ ሕሊና ተረጨ "

ከዚያ የእንስሳውን ፍሰት ፍፁም ተከትሎ ወደ ውስጥ ያሉትን ውስጠኛው ወደ ውስጥ እና እግሮቹን በማጠብ እና በመሠዊያው ላይ ያለውን እሳት በማጠብ እና መላውን ቅደም ተከተል። በሙከራ ወቅት በተለይ በሞቃት ወቅቶች በተለይ ለፀሐይ ብርሃን እና በማሸተት የተከፈቱ ሲሆን በሰው ተፈጥሮም የተሞሉ መሆን የለባቸውም፣ እናም በሰው ተፈጥሮ የሚያስተካክለው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ቢሆን ኖሮ ነበር። እናም "በሚቃጠሉ መባዎች ደስ ይለኛል" ተብሎ ተገለጸው፣ "መሥዋዕት በማቅረብ ደስ ይለኛል" እንዲሁም "መሥዋዕትንና መሥዋዕት ማቅረብም" ተብሎ ተጠርቷል። ታዲያ ለምን ተሾሙ? ኃጢአት ተዋነባቸው! ኃጢአት በቂ እና ተገቢ መፍትሔ ያስፈልገው; እሱ በሚሰነዘሩበት ጊዜ ሁሉ መጋለጥ አለበት፣ እና ጥፋተኛ ሰው በኃጢአት ተፈጥሮ እና እሱ ቅጣቱ በጥልቅ መገረም ነበረባቸው።

ወደ አንቲታቲፕ ዘር - የኢየሱስ ሞት - ተመሳሳይ ነገር ተስተካክሏል አመለካከታችንን ያገናኛል። ምን ያህል ህመም እና ዓመፅ ስቅለት የማየት ችሎታ ሊኖረው ይገባል! አንዳንድ ወንዶች በቀላሉ ሊገኙ ይችላሉ - ምናልባትም ወታደሮችና የአይሁድ ገዥዎች ሊደሰቱ ይችላሉ - ምናልባትም እንደዚህ ዓይነቱን እይታ በመመሥከር ደስ የሚል ነገር ግን ምንም አይደሉም። ከመላእክቱ ድንገተኛ እይታን ለመዝጋት እግዚአብሔር ራሱ በቦታው ወፍራም ጨለማን ጣለ።

የኢየሱስ ሙከራ ሲሞት የነበረው ኢየሱስ ብዙ ልብ እንዲደክሙ ማድረግ አለበት። በተደናገጠው መቅሰፍቱ ጀርባው ተሻገረ; የእሾህ ጩኸቱ ከእሾህ አክሊል ተጣደፈ; ደም ቀጠቀጠ፣ ፊቱንም፣ አካሉንም አቆመ። እና አሁን ደካማ እና ደሙ፣ እየተንቀጠቀጠ እና ደምን ከመደነቅ እና ደም ማጣት፣ የፍጻሜው መጀመሪያ ደርሷል። የተከፈተ ቁስሎችን እና ደም የተለዩ አካልን በማጋለጥ እርቃናቸውን ይሰጡት ነበር። ወደ ምድር ተጣለ እጆቹና እግሮቹም እንደ ጠባቂው መስቀል ተቸገሩ። አሁን በምድር እና በሰማይ መካከል ከፍ ከፍ ብሏል; የጉዳይ ጥላዎች ፊት እና ቅፅ እስኪያልቅ ድረስ እስኪሆን ድረስ ለስድስት ሰዓታት ያህል ተንጠልጥሏል። ሰውነት አሁን በሞት አስጸያፊ ቀን ነው! እንዴት ያለ ትዕይንት ነው! ያለ ፍርሃት የሚመለከቱት እነማን ናቸው? ይህ በጣም አስከፊ የሚያምፀር ነበር። እግዚአብሔር ሰማያትን

በማደናቀፍ የሚመስል ይመስላል; መሬት ላይ ለመተኛት, በምድር እና ዓለቶች ላይ በመርከብ. ግን አስፈላጊ ነበር. የደም ደም ማፍሰስ ምንም ስርዓት ሊኖር አይችልም. እኛ ጻድቃን ለማድረግ የተረገመ መሆን አለበት.

2. ባለማወቅ የኃጢአት ሠሪ መባ. በሚቀጥሉት አቅጣጫ ከሚቃጠለው ከሚባለው ከሚባለው ከሚባለው መባ ይለያያል. ስቡም ሁሉ ከ "ጣቶች" በጥንቃቄ መወረስ ነበረበት; በመሠዊደውም ላይ አቃጠለ; ነገር ግን አጠቃላይ ፊሳው ያለ "ንጹህ ቦታ, አመድ በሚፈሰሱበት እና (እዚያም) ተቃጥሏል

እንጨቶች በእሳት የተደመደሙ ኃጢአት እንደ ሆነ የሚያመለክቱ ናቸው። ኃጢአት ያለ ካምፕ የተቃጠሉ ናቸው። ስለዚህ ኢየሱስ በገዛቱ ደሙ እንዲቀድስ ከበር ውጭ መከራን ተቀበለ። እንግዲህ ነቀፌታውን እየተሸከሙ ወደ ሰፈሩ ወደ

ሰፈሩ እንሂድ። የእርሱን ፍርፋሳና ቅጣቱ ሁሉ ለእርሱ ተወ። ነገር ግን ጠንቃቃውን ሁሉ በትዕግሥት የሚናቁ ናቸው። Hearty ው በሌላ ወገን ነው። ስለዚህ ጴጥሮስ እንዲህ ሲል ጽ writes ል: - "ከእናንተ ማንም እንደ ነፍሰ ገዳይ,

ወይም ሌባ ወይም ክፉ አድራጊዎች ወይም በሌሎች ሰዎች ጉዳይ እንደ መካከለኛ አይቀበሉ። ነገር ግን እንደ

ክርስቲያን መከራ እንዲደርስበት ቢከራይም፡ ነገር ግን በኢየሱስ እንዲያምኑ የሚመስሉ ቢሆኑም፡ ለማናቸውም ሰዎች ይህን ያህል የተጠበቁ ናቸው። መልስ። አንድ ድምፅ ሰሙ ወይም ለውጥ ተጠራርተው ነበር፣ ወይም በእውነቱ ለእነርሱ አቋም የላቸውም፣ እሱ ግን "በክርስቶስ መጽሐፍ ውስጥ ተስፋ አልቆረጡም፣ በተመሳሳይ ጊዜ ግን የለግሱት፣ ጸሐፊው አንድ ጊዜ አንድ ሰው አገኘ እሱ ሙሉ በሙሉ ያለ ኃጢአት እንደነበረ ከተገለፀው የወንጌል "ፍጹም" አዎንታዊ ትእዛዛት ይህ ሰው በሙሴ ሕግ ሥር የበለጠ መጥፎ ነገር እየገሰገሰ ነበር። ይህ ኃጢአት ነው። ይህ ኃጢአት የሚፈልገው ነው። የክርስቶስ ስርዮት ሁሉ እንደ ሌላ ክፋት ነው። ካህኑም ሁሉ ወደ ካህኑ ሊነዳለት ነበር። ድንኳን ላባው ሰባት ጊዜ ከዚያ በኋላ መላ ሰውነትዎን ወደ አመድ እንዲቃጠሉ ያደርግ ነበር።

ይህ የቀይ ዳድ መስዋእትነት ለክርስቶስ መስዋዕትነት ሌላ ታላቅ ነው። ቀለማው - ሁሉም ከመልሶዎች ጋር - በእሱ አማካኝነት ስረዛውን ለእሱ ጥንካሬ እና ሙላት ይጠቁማል። በእነሱ ውስጥ ተበላሽቷል። እንዲህ ብሏል፡ - "የምጠመቃት ጥምቀት አለ፣ እና እስከ መቼ እጩምራለሁ?"

ይከናወናል! "ጥምቀት በጭራሽ አይጨነቅም." ኋላው ሙሉ በሙሉ ወደ እግዚአብሔር አገልግሎት ነበር. "አምላክ ሆይ, "ሥጋዬ, ጠጣቴም የላከኝን ፈቃድ አከናውነዋል. እሷም" አንድ አጥንት "ተብሎ ተነስቷል. ወለደዱ የሚወደድበት አባቱ የመረቀውን ምልክት ነው. ከሙታን የሚረከቡ ሰዎች, የዘላለምን መንፈስ የሚያደናቅፉ, ነገር ግን በዘላለማዊ መንፈስ እንዲከፈሉ, ነገር ግን እስከ ዘላለም ድረስ የሚወስደውን የክርስቶስ ደም, እንደ አንባቢው ትዕግስት, እንደ አንባቢው ትዕግስት, እንደ አንባቢው ገጸ-ባህሪዬ ሆኖ ሊቀበለው ይችላል. ከእነዚህ መባዎች, በየዓመቱ የተሠሩት በየዓመቱ የተገነቡት በየዓመቱ, እስከ አንድ የክርስቶስ ታላቅ መሥዋዕት ድረስ ጠቁመዋል. እና አሁን, አሁን መዘመር እንዴት ጣፋጭ ነው: -

የማደሪያ ድንኳኑ ከመገንባት በፊት በየትኛውም ቦታ መስዋዕት ማቅረብ ተፈቅዶለታል, እናም በየትኛው መስዋዕትነት የሚኖርበት አንድ መሠዊያ በማደሪያው ደጃፍ ፊት ለፊት ነበር. እንግዲህ አሁን ልትመጣ እንደምንችል አንድ ስፍራ አለቃና አንድ ክርስቶስ የተሰቀለ ነው. እኔ መንገድ, እውነት, እውነትና ሕይወት ነኝ; በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም. ለመዳን ያለንን ሰዎች የሚሰጥ ሌላ ስም የለም. "

መገናኛው

በሚቃጠለው መባ በመሠዊያውና በማደሪያው ድንኳን በር መካከል ወደ መገናኛው ቆመው ነበር. እሱ የተሠራው "ከሴቶችን ማገልገል" ከሚለው የናስ መስተዋቶች ነበር. መጠኑ እና ቅርፅ ያለው መለያ አልተሰጠም. ካህናቱ ለመታጠብ እንደ ጥቅም ላይ እንደደረሱት ብዙ ልኬቶች መሆን አለበት. ካህናቱ በማያያዝ ላይ ሳታጠቡ ወደ ማደሪያው ድንኳን ለመግባት መሞከር ወዲያውኑ ሞተ. ይህ መገናኛ ምን ይወክላል? እሱ በጣም አስፈላጊ የሆነ አንድ አስፈላጊ ነገር እንዳለና ችላ ያለው ካህኑ ካህኑ ካህኑ ካህነው ካህኑ በጣም የተጎናጸፈ ነው. ለዚህ ጥያቄ መልስ በመስጠት ለኢ.አ.ፒ. 6 25-27. ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ. ይቀድሳል;

n中卜JC 〇小y 叨小vng 〇四n小Dn, "气9 木 nHV 〇叨λ 四mφ兜 气HV λd λ) s予hhd岁 叨) H几) 气) s) 〇馮 〇叨〇馮) PηV卜 叨φ黑n

λn&λ2 | 予. 叨) 卜 卜d予 | 〇吊) 予Dhλd吊 - "小勺小 〇中入予 P+η&卜予."

1. "中卜" 叨) 不) 小 〇十WG〇予) mζ | 〇C P+WG小 - P四〇〇〇〇 P [卜予 n早吊 叨n+甲早吊. 〇叨n+甲予 9入四 Pλ) s) 〇小 〇馮) 〇四) 〇〇ζφ | 小 P气叨) Hλη九C 中λ 木甲C) 小) 〇〇吊η n叨) d小 叨n小D予 JC 十叨ηndλ. "四) 馮 〇小中卜) 〇叨) 〇四 n [ |, +&mλ七小) 〇小 〇叨n小D予 〇叨) 〇V&小 | 小; 〇叨) 〇中) 〇) 〇叨) 叨nλ,

〇叨) 〇黑) 〇叨) 〇, 叨) 〇) 〇叨) 〇ηXs, βV 〇小" 〇叨) 〇兜n叨) 〇" | 小. 1:23-25. βV nd 气叨) Hλη九C 中λ λn黑9虫 气9 λn黑9虫 馮) 〇几 | 小 气岁 气Gη吊) 〇) 〇ηP9λ 气C中9吊) 〇) 〇不 | 小吊) 〇) 〇) 〇) λmλ - P+H〇Gζφ〇予 ηλ) 〇 卜Z小 -

〇气叨) Hλη九C d予 P四白馮予9 P四馮〇C) 气) s) &λ叨) 〇黑C〇9λ. P气叨) Hλη九C 中λ 勺mλ+岁小) 〇四馮) 〇〇s 〇m馮 λn&λ2 〇小 ββHλ. 〇中卜 "ληφ+9λ". 馮七予馮 "中λV λ〇Dm" λd; "气馮 | 予 P气叨) Hλη九C) 〇中 〇叨) 〇四予 β叨) mλ" "βV "〇叨) 〇) &n 〇吊β\$" | 小 "λ) 〇小9) 〇虫 气9) 〇虫 n四) 岁小馮 卜d予 ηG悬 P〇dm, 〇馮四 | 小" P气叨) Hλη九C 中λ "〇叨) 〇十黑η馮几" | 小 〇叨) 〇卜 λ) 馮) s 〇甲吊 λ卜

〇气 | HV mφA吊ηCy) 〇vnm 〇气小 | 予 气) &V 四d予 β吊λ卜.

2. nλβ 〇十mφ) 〇小 mφn (〇, 5) 〇叨) 〇叨) dh+小 PhCn七) 〇) 〇虫馮 PhCn七) 〇) 〇虫馮 | 小 卜卜馮馮卜G) 〇HV 十n四馮四+甲λ, 〇λ&n n馮卜 气) 〇黑+叨) dn+小 Pm馮φ予 〇小 气9) s\$ i 十皿 叨) mGmC Pd〇予馮 气n七 气) 叨) n予. m馮φ予 〇小y 〇vnm | 小 "气 | [ , 气) sm叨) φ 〇叨) 〇黑C) 〇) 〇小勺 馮) 〇) 〇黑 [ | , 气 | HV

气) 〇馮βm叨) 虫 〇小勺小) βndhλλ" βλλ. m馮φ予 〇四mη) (D馮四 〇叨) 〇小vnm) 〇) 〇馮) | 小 "十 | n+V+十m叨) φ, n叨) 〇) 〇气PmGV 勺mλ予V) 〇小vng" λd小 m馮φ予 d叨) 〇十〇〇ζ小 λ四; η予 〇叨) 〇十馮黑C | 小 "叨) |

P+十m叨) φ馮" 〇〇飞小 〇λP) 〇n n馮 d勺mλ予V nCP予 卜入吊卜馮 卜入吊卜) mηφ. m馮φ予 "λ) s 〇小" 几+十hCn七) 〇) 〇vnm 〇η杰λ. 气9) 〇十 〇λ) s ληλ 予m叨) 〇中入吊卜 λλ萃小. m馮φ予 d

"叨馮" " D馮馮 "P勺mλ予 nCP予." 四C吊n 16: 15-16) 十叨) n予. IVG 2.28.

n四黑) 〇小 〇黑s 〇d予 〇叨) 〇9岁 〇小勺 Pm馮φ予 〇小y βDhλλ ηd) 〇) 〇馮馮s叨) 9λ. βV) 〇) 〇馮馮9黑C〇小 〇几λ 馮) 〇) 〇〇C i Dhλ λβ吊λ馮馮馮) 〇) 〇馮馮馮) 〇几λ P+十mφφ nd [ | , D黑 φmR 馮〇G\$ 〇vnm λ卜) 〇) 〇馮sζn β小yλ. λh λ卜) P 卜d予-气m\$ λβ | 予 - "小y小 〇中卜 〇vnm d四ηP予 气&λd 卜. 〇古 3: 5 "气) 〇) 〇馮馮Vζ 〇

叨) Wζ予 〇叨) 〇小vng λβ λ馮 | 〇) (四C元C, 叨) 〇白y\$) 〇馮 〇叨) 〇) &n φ&n) 〇) 〇馮n." P气叨) Hλη九C 中λ "〇叨) 〇) &n 〇吊β\$" 气Z 气) 〇黑 [ 〇) m 十叨) λh+9λ. W, 〇十φPC〇予 叨) 〇) &n φ&n mφ馮 λβ P甲d小 叨) 〇) 〇s | 小 nd [ | 〇馮 叨) 〇) &n φ&n 馮) 〇) 〇黑Cλ. nλβ 〇d小 〇白卜\$ 〇vnm nH) 〇Aλ 中卜 气9 〇小y小 气) 〇) 〇黑〇9 〇叨) 〇十η予 λβ

P四β | mm卜 叨 「9笨小」 〇氣小 | 予 叨虫虫四吊d9λ. λ) s 9β | 予 氣小 | 予 λP巾n "巾小 n小勺9 n叨) &n i 〇〇  
n四β吊d小 〇φC | 小" (r木) n3 5).

驷oG\$ x

hV | 予

儿甲弋小 hV | 予 hantj9弋 hV | 予 P+d叨黑 | Nc "气9》 十 气》 黑 弋甲》 s》 J吊 气》 黑 φ&n hcn旱n+φnβ | 予  
 }d小 〃气弋Hλη九c H》 s+φnβ | 予}d小" 气z φ&η》 hV | 予 [ |, "黑叨叨四虫mc 9 "气9》 十叨》 气9》 十叨》  
 P叨ζm H》 叨, Pφ&n ηV9予, P+φ黑巾 λHη, P气叨Hλη九c》 ηζ予 9吊卜." λ》 十叨黑λV; 黑叨叨四  
 十叨黑λV; 黑叨叨四 D黑 λ四入η吊》 9 nλHη四Jc+叨Wλ; dλ四入η吊》 驷 [ 卜: dλ四入η吊》 9 nλHη 卜卜  
 十叨卜λ弋小; G气β 5: 9, 10 " 〃气叨Hλη九c 几予 小nm小λφ i φ ηV》 [ |; 〃气叨Hλη九c四 几予 λ》 s小λφ  
 λη 气》 qGd》 ; nλ吊》 λi 9 n+φ孔小 巾小 | 小吊》 〃》 Rλ 小勺驷小nm〃 气》 &V λd. 10:19, 20 "叨w弋  
 λd》 , P四黑}s》 禽卜》 P叨jnd叨卜 P叨η入予 叨η予 P入弋小四. 13 10. 黑叨叨四虫mc 15:11 气》 叨&V  
 dn叨 P叨9n< n》 &c吊 P叨IV甲o予 | 予 气φφnd》 . 气 | HV mφA吊}n+驷G卜: -

1. 卜卜驷 hantj9吊 气 | HV hantj9吊 〃hcn旱n λ四入h ηV9予 9弋小 nd [ | 驷 气》 黑 〃叨 几+hcantj》 气9  
 〃气》 叨. H 几+hcantj》 小nm 气》 黑 λ》 s Ph\$λ hV | 予 气》 黑HV}d | Nc λd.βV nV+予 nq四 〃几+hcantj 卜 小nm  
 n〃〃吊 驷c 〃卜卜驷 os叨 小nm 〃卜卜驷 Pos叨 hλλ 小nm PnV+予 驷》 心 | 小. Pθζ-hcn旱n H\$ IVc }d  
 mcmc四》 驷 mcmc Pd小四 气四βV》 h 《予 气》 悬予 气》 黑叨小Dφ! "φη小n" 气9 "λ+〃〃〃c" 叨ηλ}d小 λR | 予,  
 Pλ叨木予 气9 〃气小 | 予驷 卜卜 叨黑〃岁 xdnλ弋 | 予  
 dHV叨卜\$ h 《予+ζ禺

2.βV "hV | 卜 λ个驷 d小m λd." P四φφ弋弋小 叨IV甲o早吊 "叨》 &η弋" 9弋小 气四 nd [ | 驷 叨w弋吊》 叨》 &η弋 | 小  
 "P四入 几+hcantj》 " 气9 "叨w弋小" 气9 Pom》 四nn nλd几予 "P四入 几+hcantj》 叨n甲气予 卜卜" λ&n 气9  
 P叨q} 叨》 〃s. "气 | 巾 P叨卜β 卜& | 予 n叨予 D四 mido予 λ四An》 λζ&

3. 〃λ个 叨w弋予 PηV卜 叨φ | n Phcn予9》 φsn予 P+d叨黑 | Nc  
 D黑 hcn旱n.

P叫中md小P叨w弋小 叨w弋 气9 〇四黑小s》禽》小nmjd小 甲虫甲吊P叨禺》》叨》〇s

气》黑叨叨dh下 nHV 〇d予 λβ+9λ. 卜d下驷 〇四黑小 黑岔\$ d予 dd予 气》黑 吊卍: 气》 &卜黑叨卯 Phcn早n  
叨nφλ9 P叨m叨φIVc9予 〇几+hcn七》》 d予 dd予 气》 &〇〇 βφc卜入小λ. 黑叨叨四 P叨叨小 | 〇c

〇\$cs 几卜黑岔φ+卯早 叨w弋小 nH四 叨禺 | 〇c ndHV, 〇s | 予 叨》 〇s 勺mλ+岁 λ四9d卜,》 n木  
i 〇卜 hcn早n D黑 hcn早nβ叨η | 〇c 〇H》 2H 〇λP叨n 小nm P+88+ P+十〇〇小 [q+四吊 D黑  
几+hcn七》 〇〇. λ卜》 βV 予气HH Pλ99予 m四φ予 叨叨n} 十咒公λ. βV λ四四s "P叨〇mm四 λ咒咒λ"  
〇hcn早n 叨nφ卜 d予 "P+咒咒d λ咒咒d小" 气9 D黑 λ》 禺》 s Pλn+四 nV+早吊 气》 禺n〇卜 }φc〇λ. φ&n  
√木 《弋予nnc 〇予hhλ 〇叨〇》 Hη

nm驛φ予 λ9 0'jm)予n λ9 0sV | 予 叨ηnλ, λ99早吊 Pm驛φ予 λ0λ叨木早吊 卜 卜 四d予 β予λλ V9 卜  
nm驛φ予 小nm λ》 黑 +Dd黑 }n+驛G 卜. λ9 0m驛 m》 ηG sc竺予 叨i n予c吊 λ9 0巾甲吊 λβ φ黑驛 i λ  
0λ+m叨φ小 λ9》 λβ Pφs卯 V9》 P叨巾ηcλ0λ叨木小 葦小》 d四》 0η η 卜小》 2H }d小 λn+驛Vc λd小  
λ9驛 PAd昂节 η 卜小》 2H 0λ》 黑HV9β | 予 卜z小 小nm)d小》 λ9》 Pm 《小》 β叨nλ甲小λ. Pλ99予  
m驛φ予, \$mc 叨 [》 λd0予, Pλ叨Hλη九c 中λ λ》 禺P | 小 0+m叨虫 巾甲吊λη 小nm λ9 IVG λ》 &WG  
+黑cη0小λ. m驛φ予 Pληλη中予 λ》 φn中n λβ黑d驛 βV P巾小 巾小 | \$n驛 P巾小 | 予驛 m驛φ予 | 小 λ巾  
d'jm)予9予》 wλ "PλβD予 λ&n | 予" 四d予 | 小 0小λ风弋 λ驛 | 予 λβ D黑 小nm λ驛 | 予 λ9》 n木 β0λ9λ  
λ 卜》 n | HV | 0c吊 小nm λ》 禺葦小驛 λ》 黑 λi 驛 n [》, Pλ99予 m驛φ予 nλ叨Hλη九c 中λJc P叨巾ζ》  
| 小 λ》 \$G小? PηV9 卜 φsn予 φ黑驛四十n+λ D黑 λ叨Hλη九c P叨dDmφ黑驛四十n+λ | 小 PhV | 予 nλm》  
λ&β 叨\$叨} 0叨n甲 卜 λβ 0叨W弋小 0叨W甲 卜9 P'jm)予 h\$} +φ0d, 0λ驛 | 予 λ9 0》 n木 +身0λ杰λ.  
nH} 0叨}}H 小nm β小m0λ; nH驛 0》 RV | 心 ληη 小nm +ηs早 | 0c. nH}驛 0四黑}小 s》 禽》  
小nm d四0λ0λ D黑 φsn+ φ&η》 00. ndHV 0sY小 λβ P+m黑& 勺mλ+岁》 d叨dDm, 0λη,  
0Dλs9 0叨》 &n φ&n n驛 D黑 几+hcα七》 9 D黑 几+hcα七} 卜 d叨叨0予 P+黑 | 00小 +叨ηηβ λ0λ [ | .

λ 卜》 i 黑叨驛四黑叨 λ》 0nR "0HV 叨》 0s D黑 hcα早n P叨m 卜予" η木 mPφ小 λ&n n禺》 》 λ9 λ&n  
"P飞小 叨》 0s" Dβ驛 λd叨 [ 卜 dGn甲 d叨\$ζs λmβ中d 卜. 0λ&巾 中λ n禺》 D黑 λP巾n 叨m, D黑  
λ叨Hλη九c 0叨 λ》 叨λdn, D黑 λ叨Hλη九c λ叨m, λ9驛 D黑 hcα早n, 卜9 "nhcα早n Jc" "0hcα早n"  
+φη 卜 ". λc飞小》 λβD予 β叨<, λH小》 卜, dhcα早n λβD予, φsn9 λ9 Hλd四弋 卜c d叨qc  
0驛η儿弋小 叨巾ηc + | w. nH}驛 0黑n小 D黑 φsn9小 D黑 φsn予 n\$G小9 0λ99\$ 小λφ》 个IV 0λ叨 卜,  
"φ&η》 隋ηζ予" λλ葦小.

驛OG\$ xi

P+φ黑巾 n\$G

ηV 卜 0m< 卜z小 P+φ黑巾, 0小n therein 小nm λ0λ叨木予 d四0λ0λ D黑 φsn+ φ&η 卜 00. φsn+  
φ&η 卜 n "φsn七早吊" Dβ驛 小nm弋 h\$λ 小nm λ竺叨 P0dθ0小》 P叨咒00} 叨nd} P+η&d小  
P叨09岁小s》 禽》 P叨\$叨} h\$λ | 0c βV 叨咒&岁 nφs叨\9予 φsn予 叨 卜 0叨 卜 P+咒咒0小 0i φ

ηV卜 λ》 s2Hη予十λλ&甲λ. P叨09岁小黒岔玄驷 叨仄岔 λ》 黒 叨仄岔小 P十WG | 0c φ&巾》 n\$G n早木  
λ》 &小虫 nct巾c十η&卜. λ卜》, βV P十φ黒巾 0小甲吊 P几予 0中甲吊 λ9 叨dn小弋 λ0λ叨木予, PλP巾n

hcn早n 几十hcn七》 驷ηL | 小. 0》 叨n小弋 几十hcn七》 小nm λd驷四d予 λβ黒d驷 βV驷 λ》 十c9咒9λ,  
叨nmG弋 | 0c叨》 λ叨Hλη九c》 0叨》 &nλ9 0λ小 | 予 小nmλ叨Hλη九c》 d四驷四dh 叨卜 0叨卜

β巾0巾0卜. Dβ驷 0JLλ λ0λdλ, Pλ叨Hλη九c 几十hcn七》, 0λ&n n禺》 小nm nd小吊》 λ》 禺HH小 λ9  
nd小吊》 λ》 禺HH小. 0HV吊 几十hcn七》 小nm 卜卜驷 ηV9予, 0黒驷 λ9 0小Y λ》 &V P十黒ζ个 ηV9予 「9,  
0hcn早n驷 λ驷 | 予, m驷φ予驷 「 | 叨m叨φ λ》 黒 「 | ηV9予 9吊卜. λ0吊》 nhε λi 9 λ9 n巾小 | 小吊》

λ》 &ζ吼小 λ》 Xs (λ) 黒 ηV9予 λ》 φζη)

በ》RU 小Y 小nm (小mN). "እግ እ》 s 巾小 〇m< 卜z小 〇λ十〇叨s》 禽》 小nm D 黑 四黑) 小 虫n 〇η早 四》 〇 巾小 〇n十hCn七》 小nm 〇η早 〇λzHλη九C 〇mC 小nm }d 四虫ζm D 黑 n十hCn七} 卜 叨叨〇予 እግ 叨η早予 芋小》 四》 〇 巾小 λβη&λ 〇四.

d叨s叨) 2H n十虫虫叨〇予 2H 〇四C (木甲 242) "〇木甲C予 予〇四UC早吊9 Uηz予 小nm 〇予。 叨IV予 mηφ甲λ. βU 〇四》 〇η Pn十hCn七}S 小四} | 予9 四〇四dh P十巾四<予》 叨Mζ小 弋IVC9予 }ηλ. λ》 & 卜〇四 P四黑}s》 禽卜 n》 叨〇四 n小 木吊 Pn予。 中甲吊 እግ λλw 〇木早节JC λ | HU | 〇C吊 〇m〇四 P十Dη巾卜 | 〇C吊 〇m〇四 P十D< | 〇C吊 9 芋小

叨φz卜.

λ》 〇四Gd》 .βU 〇m〇四 P叨η〇四C እግ 小s Pn予。 中甲吊 | 〇<. 〇〇》 H〇吊》 上 5475 λmλ P [ | λ》 s十巾mx 〇叨叨H》 λ》 s m》 ηG PDCφ叨) s DCφ | 〇C. nφ 卜 叨ηG予, እግ nsn予 φC》 风\$ 黑〇四 叨虫G予 }卜予 四. nλ 弋 λ虫〇四 | 〇ζ小 叨入小 Hβn P十 | 黑&小 〇小 〇四2甲吊 እግ 〇C 〇予C甲吊 \$6甲吊 φC8吊 小nm 〇η十甲λ. nDβG n甲吊 P十D巾 黑 Hβ予 λz叨 〇m〇四 黑四φ | 〇λ〇λ 〇叨Dm 叨ηG早吊 小nm 十中mdλ. 叨ηG早节 λ》 & Dm 〇心G 〇 λ十&φ 黑入 芋小〇四 | 〇C叨)》 nηU9 卜JC 〇Hβ予 λ》 & 十η እግ }d 四虫ζm 〇叨虫ζm d叨H PηU9 卜 叨 〇小 | 〇C DC 中四 四〇 〇C 〇C 吊 〇叨虫ζm λβ d 四〇H Pφz 卜 | 〇<, 叨)》 Pλη予 四md} λβ [ 卜〇四 叨φz 卜 〇十φ 黑巾小 〇小 P叨Gη) 十十h 木η 芋岁 ηCY 卜 | 〇C

λ卜), 〇hCn早n n十hCn七》 小nm P叨 | s | 〇λ〇λ

mλ mλ | 小? 叨λ巾 P叨dh 弋 叨 | η 〇中λ D 〇四 "木甲C予 P叨d 小中λ | 小

四n十四C }予〇四UC予 P叨zHλη九C 中λ | 小 እግ 儿λ 〇四》 〇 〇C | 小 P叨n十卜予》 四 | 90) 甲吊 PHU》 叨 黑〇四 黑叨 } λ小 | 予 }η } 卜

1. 叨φz 卜 n》 RU m》 ηG DCφ P叨 [ ] n\$ 十岁 甲 | 〇ζ小 P叨zHλη九C 中λ》 RU እግ P四β 〇巾ηη λn予 | 小 nhz | 〇C 〇四》 〇四 P四小 虫 P叨H 叨G 弋 小 "እግ 四λh [ β, λn十η巾卜 dλz 〇四》 岁 小s | 小!" P叨d 小 中λ 8) 早入 芋甲λ. P叨zHλη九C 中λ h 卜C | 小 〇四》 } 〇四 λw 〇Hλη九C), 叨) 叨IV十 巾四β), Hλd 四弋 | 予), P叨 〇四》 } እግ PHλd 〇四》 λβD予 P四 〇四》 叨) 〇s }η } λ.

中λ nd hCn早n nd 十 〇λ 小d) 9.

2.》 αU DCφ P | 9》 mζ | 〇C吊 〇m〇四 Hλ 虫 | 小 〇HU 〇四 P叨ηzφ 叨φz 弋 小 小 d 中 卜 β 叨巾hGλ "dHλd 〇四 P叨η89 Pλ 〇四λh" P叨zHλη九C | 小 "

3. 〇m〇四 吊) 忿 | 〇C P叨zHλη九C 中λ 〇φsn9 小〇予 P十 〇λ 入 | 小

4. 巾巾予 φC》 风E吊 D黑 \$四9 - P十叹入 | 予. 虫m< 巾巾予 虫mC | 巾C λ | HU 巾巾予 小λλφ 小λλφ 巾甲吊  
叨木\$ φ&n》 λ》 黑叽m虫卜十叨C十小 巾巾予 P十m吊叨 i 「》 λ个 hCn早n》 9 | 几予 巾λ》 s DN》  
λ》 & 「卜十m虫 | 巾C λ9 ψn予 Pλ&n n禺》 十巾吊 - sC2早吊, 叨λh早吊 λ9 巾λ入 巾mλ 叨巾dm,  
nhCn早hC ND》 飞木吊 小nm λ》 黑 甲9 四. nλ弋叨》 s | 小 λz 儿λ》 个禺β d四叨λn予 λ | HU》 巾巾予  
φC》 风E吊 λ | HU》 巾巾予 φC》 风E吊 d叨巾兜予 λnjd卜. Psc小巾λ n禺9弋十虫四予 巾甲 | ; | 予 Pλ&i 卜  
9弋小. nd 「 | 四 叨ηG 卜 - λ虫卜 λ&n P巾λ n禺》 四n十四C》 βDhλλλz W. P

ሐዋርያት. ስለሆነም ሰባቱን ቅርንጫፎች ማለትም ፍጹም ቁጥርን "የመንፈስን አንድነት" እወስዳለሁ - በኤፌ. 4:

1-6: - "እኔ በጌታ እስረኛ, በሰላም የመንፈስን አንድነት ጠብቄ. በትሕትና ሁሉ, በትሕትና ሁሉ, አንድነት, አንድ እምነት, የአንድ ጥምቀት አንድ አምላክ አንድነት, አንድ ጥምቀት, አንድ ጥምቀት አንድ ነው; አንድ ጌታ አንድ ጥምቀት, አንድ እና የሁሉም አባት ሁሉም በሁሉ እና በሁሉ በኩል. " የመርፊያው አንድነት, በተጠናቀቁ ቅርንጫፎቹ ውስጥ ብቻ አይታይም, ነገር ግን ሁሉም ከጠንካራ የወርቅ ሚዛን ሁሉ ተሞልቷል. ይህ "ሐዋርያ ትምህርት" በተገለጸው መሠረት የመንፈስ አንድነት ስሜት ቀስቃሽ ስሜት ቀስቃሽ ነው. በኤፌ ውስጥ እንደምናየው. 4, በመንፈስ አንድነት ውስጥ ሰባት ክፍሎች አሉ, ሁሉም ውድ ከሆኑት ጅምላ ማለትም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተላልፈዋል. ከብርሃን መብቶች ቅርንጫፎች መካከል አንዱን ለማስወጣት አስወግደውታል, እናም ፍፁምነቱን አጠፋች. ስለዚህ, ጳውሎስ የተጠቀሱትን ማንኛውንም ነገር ማንንም ለማስወገድ ማንኛውንም የተጠቀሱትን ሁሉ ፍፁምነቱን ያጠፋሉ እንዲሁም የተበላሸውን ዋጋ ይሰጣሉ. ውጤቱን እንሞክራለን እንበል. ክርስትና ከክርስትና አስወግድ (መንፈስ ቅዱስ ነው) "" ጌታ "ማለት ነው. ሌሎቹ ሁሉ ትርጉም የለሽ እንዴት ይሆናሉ!

መንፈስ ጋር አንድነት ይኖራል, ግን ጭንቅላት የለውም. እምነት ምንም ዓይነት ነገር የለውም, ምንም ነገር የለም, ጥምቀት ማብቂያው ማለቂያ አልነበረውም እናም ተስፋም ምንም ማበረታቻ የለውም.

5. የመብራት ድንኳን ብርሃን የመብራት መብራት ብቻ ነበር. መስኮቶች የሉም. ከተፈጥሮ ውስጥ ብርሃን አልተበደለም. ከህኑ ከህኑ መብራቶች አንጻር ይሰሩ ነበር, በማደሪያው ድንኳን ውስጥ ያሉ ሌሎች ነገሮች ሁሉ በተብራሩ የተያዙ ናቸው. ለስላሳ, ግልጽ ብርሃን መላውን በታላቅ ውበት ሁሉ አበራ. ስለዚህ በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ. የሐዋርያቱ ትምህርት ብቸኛው የእምነት እና ግዴታ ነው. ይህንን ለመረዳት እግዚአብሔርን ለማስደሰት ለሚፈልጉ ሁሉ እጅግ አስፈላጊ ነው. ፍርሃት እና አጥፊነት ይህንን በክርስቲያናዊ ዘመናት ችላ ብሎ ችላ የማለት ውጤት ነው. ቀደም ባለው ምዕራፍ ሐዋርያት የመለኮታዊ ሥልጣን እና የቤተክርስቲያኗ መስራች እና አዘጋጅዎች እንደመሆናቸው መጠን የማይለዋወጥ ኃይል እንዳላቸው ተመልክቷል. ይህ ታላቅ እውነት ሁል ጊዜ የታወቀ ከሆነ የሰው ኃይል, ትምህርቶች እና ኑፋቄ የማይቻል ነበር. ለዚህ ባለሥልጣን እና ምክንያት መገዛት አለበት. በቤተክርስቲያኑ ውስጥ "የሐዋርያት" ትምህርት "ሲኮማች, እኛ ክርስቲያኖች በታችንን እንዳናስተናግድ እና እኛ የክርስቶስን ክብር እንመለከተዋለን

ሁሉም ስርዓቶች.

6. በካህናቱ ውስጥ መብራቱ ይቃጠላል እንዲሁም የሚቃጠሉ መሆን አለባቸው. ስለዚህ, በቤተክርስቲያን ውስጥ የአምላክ ሕዝቦች

እንደ መጀመሪያው እምነት እንደ መጀመሪያው እምነት ጠብቆ ለማቆየት እና ከሁሉም ነፃ ለማቆየት የታሰሩ ናቸው ማተሚያዎች እና ተንኮሎች.

ስለሆነም መብራቱ - አቋሙ በመንፈስ አነሳሽነት የተጻፉ የሐዋርያት ሥራ ሐዋርያት ትምህርት ነው. እናም እንደዚህ የማስተማር ግንድ እና ንጥረ ነገር ክርስቶስ, መብራቱ ምን ያህል ፍጹም እንደሚቆሙ እናያለን. የመብራት ድንኳን መገኘቱ ምክንያት የማደራያው መገኘቱ ምክንያት ብርሃኑ ሊበራ ይችላል. ስለዚህ, በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ለሐዋርያቱ የማስተማር ምክንያት ክርስቶስ እኛ ብርሃናችን ነው, በብርሃን እንሞታለን እና ወደ ዓለም እንሂድ "የዓለምን ብርሃን" መዘር ነው.

የመሰረድ-ዳቦ ሰንጠረዥ

ይህ ከአሻያ እንጨት የተሠራ ማዕበል በወርቅ ለበጠው፡ ወርቃማ አክሊል ነበረው። እሱ 3

ጨማ ስፋት እና 2 ሺ እግሮች ከፍተኛ ነበር። ምግቦች፣ ማንኪያዎች፣ ሳህኖች እና ሽፋኖች ነበሩ። ሁሉም ጥሩ ወርቅ። የዚህ ውድ እና የሚያምር ጠረጴዛ አጠቃቀም "የእቃ እንጀራ" መያዝ ነበር። ሙሉ መመሪያዎች በቁጥጥር ስር ይውላሉ። 24 5-9.

"የእራ 'ቂጣ" አሥራ ሁለት ያልባካ ቂጣዎች ነበሩ; አንድ ለእያንዳንዱ ነገድ። በጠረጴዛው ላይ በሁለት ረድፎች ላይ

መቀመጥ ነበረባቸው - በእያንዳንዱ "በጌታ ፊት" ስድስት ውስጥ "ስድስት ናቸው። በየሰንበቱም በየሰንበቱ ብቻ ይበሉ ነበር። አሮጌዎቹ እንደተወገዱ በእነሱ ምትክ ውስጥ አኖራቸው። ይህ ሠንጠረዥ ከወርቃማው መብራት ጋር በተቃራኒ በማደራጀት ድንኳን በቀኝ በኩል ቆሟል።

ይህ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ይህም "የ" ጨኸት "በሚለው ነገር ውስጥ የሚቀጥለውን ቀጣይ ነገር በሐሥ 2 42 ላይ የተተገበረው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የማነፃፀር ነጥቦች እንደ ሀብቱ እንደ ጥላዎች ግልፅ ናቸው። 1 ሾ።

ጠረጴዛው በጌታ እራት ውስጥ የተቋቋሙትን ውድ ነገሮች በሚጠቁሙበት ጊዜ ጠረጴዛው ሁሉ በወርቅ ተከማችቷል። ወርቅ ወሳኝ እና ከምንም ነገር በላይ የሚፈለግ ነው። ነገር ግን ለተራቡሽ ነፍስ የጌታን የዘንባባ በዓል ከ "ወርቅ

ከሚጠፋ ወርቅ" እጅግ የላቀ ነው። 2 ሾ። ቂጣው ተወካይ ነበር። አሥራ ሁለቱ እንጀራ የአሥራ ሁለቱ የእስራኤል ነገዶች ይወክላሉ። የጌታ ጠረጴዛው ምግብ ደግሞ ተወካይ ነው። አንድ እንጀራ ግን አለ፣ እርሱም የክርስቶስ አካል ነው። ይህ ሥጋዬ ነው። እንዲሁም "አካሉ ቤተክርስቲያንን" አንድነት ይወክላል፡ - "አንድ እንጀራ እና አንድ አካል ነን።" 3 ሾ። ካህናቱ IIIIII ን ብቻ ናቸው። በቤተክርስቲያኑም ውስጥ ከክርስቲያን ክህነት ጋር የተቀላቀሉ ከጌታ ክህነት ውስጥ የተካኑ ብቻ ናቸው። 4 ሾ። ዳቦዎቹ በየሰንበቱ ይበሉ ነበር። ስለዚህ የጌታ ራት፣ በእውሳማቱ የመጀመሪያ ቀን በየሰንበቱ የመጀመሪያ ቀን የበላው ቀን ነው-በአሁኑ ጊዜ ለክርስቲያናዊ አምልኮ ያደረገበት ቀን ነው። "በሰንበቱ የመጀመሪያ ቀን ደቀመዛሙርቱ ዳቦ ለመስበር ተሰብስበው ነበር" (ሐዋ. 20 7). 5 ሾ። ዳቦዎቹ የእሳት እንጀራ ተባባሉ; በጌታ እራት ውስጥ የኢየሱስ ሞት "እስኪመጣ ድረስ" ነው። 6 ሾ። ዳቦዎቹ ለመታሰቢያ ነበሩ። ስለዚህ የጌታ ራት የመታሰቢያ በዓል ነው; "ይህን

ለማድረግ" ይህን አድርግ "አለው። በእርግጥ ይህ ንፅፅር የሚፈረስባቸው ነጥቦች አሉ፣ ነገር ግን የእግረኛ እንጀራ ለጌታ እራት የሚሆን የጠረጴዛ ሰንጠረዥ የታሰበውን የመስታወት መሰንጠቂያ ለመመስረት የተጠበቁ ናቸው።

እዚህ ላይ ካህኑ በማደራጀት ድንኳን፣ በማዕድ ምግብ፣ በመሥዋዕት ውስጥ በሚገኙበት ጊዜ፣ እስከ አሁን ድረስ ብቸኛው ምግብ በሚሰጡት የእንስሳቱ ክፍሎች ውስጥ እንደነበረ ልብ ሊባል ይችላል። ለክርስቲያኑ ክርስቶስ ነፍሱ ብቸኛው ምግብ ነው!

ልክ በዚህ ነጥብ ላይ በማደራጀቱ ድንኳኑ ውስጥ ሁሉም ቀናት እንዴት እንደሚገለፅ ልብ ሊባል ይችላል፣ እስከ ትንሹ እና በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው በጣም አስፈላጊ ያልሆነ መጣጥፍ እንደሆነ ልብ ሊባል ይችላል። አሁን የማደራጀቱ ድንኳን እና አገልግሎቶቹ የክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ጥላ ጥላቻን ለማሳየት የታሰቡ ከሆነ፣ እንዴት አደገኛ ሥራ ነው፣ እንዴት አደገኛ ስራ ነው፣ ወይም

ከማንኛውም የጌታን ቀጠሮዎች ጋር ማሰራጨት ወይም ማባከን ነው! በሐዋርያት ዘዴ መሠረት የሚተዳደሩትን የጌታ ሥርዓቶች ስርዓት ላይ የሚተዳደሩ እያንዳንዱ ክርስቲያን ግዴታ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ጥቃቶችን ለማስተካከል ለቆሮንቶስ ቤተ-ክርስቲያን መጻፍ አስፈላጊ ሆኖ አግኝቷል

ይህ የጌታ ራት ጉዳይ ነው። እነሱ በራሱ እንደሰጡት ከታሰሩት ትእዛዝ ተለይተው ነበር፣ እናም ሥነ ሥርዓቱን ወደ አንድ የጋራ ምግብ ያቁሙ፣ እናም ከሁሉም ውብ ጠቀሜታ ሁሉ ዘረፉ። ትዕዛዙን የመጠበቅ አስፈላጊነት ለማስደነቅ እነሱን ለማስደመም፣ እግዚአብሔር ያለበት ጌታ በልዩ ራዕይ ለእርሱ እንዳገለገልላቸው ያሳውቋቸዋል። እኔ ለእናንተ አሳልፎ

የሰጣችሁን ሌሊት እራት ያመሰግነሃልና። ይህ ጽዋ ይህ ነው። ይህ ጽዋ ነው። እስኪመጣ ድረስ የጌታን ሞት አውጃ። " የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ይህንን ቆንጆ እና አስደናቂ ስነ-ስርዓት ለመገኘት (ሥራ 20 7)፣ በዚህ መንገድ የሞት

ምልክቶቹን ከሙታን ከተነሳው ቀን ጋር፣ ነገር ግን ይህ መለኮታዊ ትእዛዝን ከመስጠት ጠንቃቃ የሆኑ ሰዎች ጽዋውን ከሰዎች ሊሸከሙ ለሚያስደስተውሉ ሰዎች የሰዎችን ሽፍታ እንዴት ይገሥዳል። አንዳንዶች "አንድ አካል" የሚለውን ቃል ያጠፋል አንዳንዶች መቶ ቁርጥራጮቹን ወደ መቶ ቁርጥራጭ ቆረጡ። አንዳንዶች እሱን የሚከታተሉ በወር አንድ ጊዜ ወይም በአንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ብቻ፣ ስለሆነም በሞት እና በትንሳኤ መካከል ጥምረትን እያጠፋ ነው፣ እንደዚሁም

አንዳንዶች እንደ መጀመሪያው አገልግሎት ትናገራላችሁ፣ ምክንያቱም እንደ መጀመሪያው ስለ ክርስቶስ አስደናቂ ትምህርት እና በቅዱሳን ጉባኤ ውስጥ አለቃ ስለሆነው ስለ ክርስቶስ አስደናቂ ትምህርት እና መሃከል ስላለው አስደናቂ ምክንያት ነው።

ምዕራፍ xiii

የዕጣን መሠዊያ

ከመጋረጃው በፊት ይህ በመቅረቱና በእሱ እንጀራ ማዕድ መካከል ቆመ። "

እንደ ጠረጴዛው ሁሉ እሱ በንጹህ ድብደባ ከወርቅ የተሠራው ከአሻንዳ እንጨት የተሠራ ነበር። እሱ 21 ኢንች ሲሆን ቁመት 3 እና 3 ጫማ ነበር። እና ካሬ በቅርጽ። በእያንዳንዱ የላይኛው ጥግ፣ እንደሚቃጠል መባ የሚሆን መሠዊያ ነበረው፣ እና በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ለመሸከም ቁልፎቹ በቦታ ላይ ተጠግነዋል። በየዕለቱ በካህናቱ፣ በማሽ ውስጥ በየዕለቱ ተቃጠለተ። ይህ ንጥረ ነገር በዕጣኑ መሠዊያ ላይ ብቻ ጥቅም ላይ እንዲውል ብቻ ነበር፣ እናም በሞት ሥቃይ በሕዝቡ ውስጥ በጋራ ጥቅም ላይ አልዋለም። መለኮታዊ ግቢ መሆኑን ሲመለከት መመልከቱ ልዩ ሽታ

እንደሚቃጠለው ማመን እንችላለን። ዕጣኑ የሚቃጠልበት ዘመን ሰባቱ በማደራያው ድንኳን በር ላይ ጸሎትን በሚሰበሰቡበት ጊዜ ሰዓቶችና አመሻሹ ነበር። ሉቃስ 1 8-10ን ይመልከቱ።

ስለዚህ የዚህ ዕጣን ምሳሌያዊ ትርጉም በተመለከተ ምንም ጥርጥር የለውም። የቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን "ጸሎቶች" ጥላ ነው፣ አንባቢው የቀረውን የቤተክርስቲያን አምልኮ ቀሪ ሥራ መሆኑን የሚያረጋግጥለት፣ እንደ "በሐሥ 242 እንደተገለጸው፣ ከግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። ራእይ 8: 3-4 በዙፋኑ ፊት በመሠዊያውና በዕጣኑም ጭፍጨፋው ላይ ቆሞ ከቅዱሳን ጸሎቶች ጋር በአቦኖቹ ላይ ቆሞ። ዴቪድ ዕጣን መሠዊያውን ትርጉም "ጸሎቴ" ጸሎቴ በፊትህ እንደ ዕጣን ይደብቃል። " እንፈልጋለን

十吼四 四Zη风 Pd 四. om》 P+Dnd小 8木予, λ9四 Nλm中入β Pλ叨Hλη九c 几+hcnc七》 ND》 %λ H叨》  
小nm om》 四nn 四d予 | 小 "8木早吊" 四d予 N几+hcnc七》 小nm 叨dnc小c 焉四n φ黑四+n+λ

P叨》 θncφ "8木早吊" 四d予 | 小 βu IV6 D黑 四黑小 η岁 λm中φ四 P+W6 | 小, NHu IV6 λ》 焉β小P小  
Nλ&巾 λ9 NλβD予 小nm D黑 λ巾 n叨φc卜予 巾甲吊 Jc +φnβ | 予 }d小 | ηc Nλ叨Hλη九c H》 s +φnβ | 予  
}d小 λ》 黑儿d P叨叨dh卜 9岁小 勺mλ+岁小 Nφλ卜 D黑 βφc 叨n卜》 λ9 叨焉》 》 D黑 叨8dβ λ》 黑叨吊λ  
d四n | η予 P+d叨黑小》 λ》 焉P | 小 P%小》 "叨》 ηs" 叨λ巾小 叨mλ | 小

Nom卜 叨Wc小 λβ}d小 λη予 P叨中mλ 叨n n叨Wc小 +D巾黑. d "m虫" λη予 N+叨ηηβ N小 +Dn  
wasλ. 9焉η9 λJL Nλ叨Hλη九c d予 nd "λ" 叨焉 λη予" i q< N卯予 +叨予+甲λ λz W, P叨中md小

叨n n叨Wc小 λ+D巾黑四. NHu 叨》 ηs N卜d卜 叨Wc小甲吊 叨ηηλ}d小》 叨》 乍 | 予 巾n< βu  
予焉四c予 D黑 hcnc早n nηn》 λ9 "D黑 hcnc早n P叨m小" 焉四λη吊》 中λ nηn》 "8木小吊" '8木早予吊'  
N焉四λh d予 λn8jd i 「卜β吊λ卜.

N几+hcnc七s 8木早吊 小nm P+η+卜予 小焉n λ9 焉n9 | 小 卜+焉 8木早吊 叨φλφλ λdnc小  
d+D巾 | 2H焉四c予 d叨n; | 予 N叨n; | 予+φnd. om》 λn黑η吊 叨9H | Ncβu

Nd卜 n9巾叨》 焉四λη吊》 焉》 λλ λ》 黑叨黑巾予 叨dnc小λ, λ9四 Nd卜 Pλn吊》 m}虫 λ》 q6d》 .

nd 「 | 焉 P四黑小s》 禽》 nφNλ岁小 Jc P叨s叨小s》 禽卜 P叨s叨}h\$λ ND》 %卜 os托 小nm  
P焉四λn IVc9予》 λ》 黑 mλ λ黑Zη. λ》 N几小 PA小n》 P叨s叨}黑η焉几 d吊c》 早n 巾甲吊 λ》 &}m9

+ηηH甲λ, Nφc卜 P+m虫+昂予吊》 λ》 s λβ+巾ηηN小 d几+hcnc七} 焉四n "N叨dnc小c 叨叨} Dφ予"  
}Pnc小 | ηc吊 "η咒 | 小 | ηc" N | Nζ予 2H "d几+hcnc七} 焉四n" | 小 N焉o6\$ 小nm. 11 λ巾

P叨焉四小 "DJ忿吊" P "hcnc早n IVc9早吊" N四叨ηη》 β焉四6λ. nH焉 N甲9 | 予 "Dη吊" " N叨β卜n予  
2H P "Dη吊" " N叨β卜n予 2H P+η卜予》 叨巾9h木吊 }n+ηhλ卜. nH} N几+hcnc七》 小nm "予焉四c予"  
P+黑Z个 9岁小 βu n卜z小 叨吊6虫 λ》 9c | Nc λ9四η卜甲吊 +η予&甲λ. λHu "nd 几+hcnc七》 " nd  
几+hcnc七} 叨叨λ λ》 黑叨φm卜 λ9jd》 . " nH Hφ λsc叨. 11 黑叨焉四 λ》 黑焉 N巾中λ λ》 焉m λ9jd》 .  
λ9 N叨6予 λβ 14 四mφ焉四 几+hcnc七s}d四虫Zm P焉予η+αn予 "8木早吊" 焉 「 | .

λ卜》 φsn+φ&η》 》 n叨+小甲 Nd予 P焉四ληc小》 mNη λ9 \$φc Pλc巾》 几+hcnc七} 焉四n Nφ黑四  
+n+λ λ》 叨焉四 D黑 几+hcnc七} 四onλc小 叨nn予 λ》 s | 予}d小 Pλ叨Hλη九c λ6予 | Nc | ηc叨》

N小φ木吊 焉》 予 ηβ Γ》 N+ηc小 | ηc 焉》 予 | 小 λ | 巾小η N 「 | 叨》 ηs Phcn早n》 巾小 | 予 λ9 焉四  
}H忿卜; nλ叨Hλη九c 巾λ焉 nd βφc 予 β9η6卜, P叨》 &ηc λβD予 焉》 心 λ9 焉四η》 βDhλ卜,  
λ9四 D黑 λP巾 hcnc早n d叨叨m小 焉四c予 D黑 d予 m虫叨甲λ. βu IV | IVc9予 N几+hcnc七》 小nm





2岁.小n节 n四咒卞 叨φ叨风, λ9 n咒n9JC +m四ζ小 β内甲 P+Hn6ζφ小 四η儿甲吊 9笨小. 叨Cn卜 卜λ2H  
nλ四λh 叨η咒予 JC +叨ηηβ | 小 +η木 β小nλ. βund λCn 叨drv小 弋 \$λη予 βu 小\h n\j\h nAλ  
ηd小 JC P+η9F η 卜 hn+早吊 叨λ白 | 小. \$λnmλ四小》 \$λnmλ四小》 n+}Hn予 2H P Eli i  
P叨p予n予 H叨》 :- "小n卞 n叨Cn卜 叨C四 nλn6λ +dβ杰λ" λdφn. D黑 禺η》 几+ 叨φ黑n 小nm  
i 四C, 9ψ节 λ叨Hλη九C nd卞 n予 +黑卍, Dζ黑. n叨H予 n+}Hn予 卜卜 笨 | &C λ9 叨φn\$予 n甲节》  
λD黑叨. Zz za 咒小 λ》 & | η小 卯十; λ》 & 卜四 λ四η P几四 λ忿吊 λ四η 咒u n甲吊 +ζ+小 | nC. n\λ  
nml, Pxηs}n λ禺四n 几予 nml}小 n小吊 }ζη笨小 卜卜 P+nζn | 小. λn6λλ\小》 η卜小》 2H nd  
λ四λh βq<小λ

በ\$λnmλ四小y》 "በ\$λnmλ四小y》 驷" 小n卜》 ፤ 叨dn卜 "λ叨Hλη九c D黑 巾&< 小nm ηη杰λ." nHU 卜卜十白λq}d小 P叨叨叨 叨叨卜 Pλ叨Hλη九c叨叨四卯ηη λ9 λ巾中虫 卜z小驷λh予 λ》 黑 | 〇c 叨λ白 | 小 λ卜》 h\$木节》 λ》 叨λn予. (u) 小n卜 Pλ个》 φ骂 β contained λ. Av小木n "λ个 φ&n, 予hhd岁9 m< | 小" ηdλ. Pλ叨Hλη九c \$R驷 φsn9 驷λh予 | 〇c. βU "P中λ n禺 卜 λ叨" | 〇c; 〇叨叨n 卜 小nm }d小 〇小驷 λ驷λh "λ叨Hλη九c》 P叨叨叨φ 中λ n禺》 " | 小 "P%小中λ" ፤ 巾〇c λββλ驷 "λ巾dHλc驷 〇89 | 予 dHλc驷8》 早 βq6λ"; λ叨Hλη九c 〇IVJ 〇ተηdm 2H 〇λ点 〇λP巾n hcn早n 巾小 | 予, "λ叨U λz λ》 禺予w6 U个》 &8叨, }n〇z小" P叨λ P禺弋予 中λ 十&8叨. (d) 小n卜 "Dc中四小 叨9" β contained λ. 叨9 λ叨Hλη九c UH 卜》 〇叨9\$s 〇ZY 小nm P叨叨叨叨予 n巾小 〇λβ P [ | 驷叨η | 〇c n巾四β Dc禺 n巾四β Dc黑 驷nm6弋 | 〇c - 巾甲节 驷》 s》 | 小?" λ卜. 驷z 〇禺 叨η》 | 〇z9. 〇小n卜 小nm 〇ተ驷6弋 卜z小 十mη吊 吊β杰λ. λ卜》 叨》 dHλc驷 nd+巾d小nm nd+黑η巾 λnn Hλc驷+巾小C nd | 〇z λ卜》 四》 驷 n〇λ驷 dHλc驷 〇λβD予 βq6λ. λP巾n "λzPλβD予 λ》 §6 λz | ፤ " ηdλ. λ〇早予吊 卜 〇驷z 〇禺 叨9 〇卜 卯卜驷卯卜. βU 巾小 n巾四β PDz黑 λ》 §6 | 小. βU "〇IVJ Pተηdmv小 λ驷λh" Pλ驷λn予 驷Vmc | 小 " (木) 〇小n卜 小nm驷 "PλC》 〇予c Pተη四弋" PλC》 〇予c ተφηdλ. " PHU H》 叨小h λn&λ2 | 卜》 }ηλ. 吊6, 禺小》 9 λJc》 D黑 hU | 予 ተ叨d巾, λ9驷 〇叨n λ9 〇λC》 λβ λ叨白 ተ叨卜. λC》 d四虫虫驷9 9叨白》 d四ηm卜 λ》 禺》 & | ηs dλ》 禺》 & | ηs λ》 s黑zφ&λ 〇叨η9岁小s》 禽》 小nm 叨H予 λd〇予. 〇 | η小驷 D黑 驷h<s》 禽》 〇叨叨〇予 PλC》 〇予c dJ弋 几予 ተ〇巾黑: φ9甲吊》 驷 λ〇H: Pλλ卯》 驷 Dc黑吊. ndHU λC》 9 几+巾卜 〇hU | 予 小nm 叨卜 〇叨卜 ተ虫虫叨; P9叨θ岁小 丁c弋 P〇η λs6η予 咒λ四予 甲}d小 n〇s卯予 | 小 λ卜》 βU 〇予c 小nmc驷》 λ》 黑ተφ叨m? λ》 黑Hη〇小. 11:10 "〇λ叨白 λ忿吊 λβ ተn 《 λn吊6心 [q ተη; 杰λ. βU Pλ巾 PተD巾 | λm中φ驷 | 〇c | ηc叨》 dλn6λ P | 〇z小 9λ四 ፤ }ηd叨λ PλP巾n hcn早n》 个W弋 ηU9予 〇ተ叨dnተ Pλ驷λη弋 驷nmc 叨 [ 卜》 }ηλ. λn弋 λn 卜-黑zφ&λ | 〇c hcn早n "黑zφ 叨6予 λ》 黑 IV<" | 〇c λ卜》 叨》 }η〇λ 小λ虫 ፤ φ ηU》 〇卜 《 卜 λβ驷 \$6 λ黑z弋小

nd [ | 驷P叨叨n 卜 βH早吊 dHd9c驷 Pተ咒咒小》 Pλ叨Hλη九c 驷nmc 中λ β9η6λ

λ卜》 叨》 〇λP巾n ηλ revealed λ. "Pተ9&小驷 λβ驷 λβ巾四小驷 Dβ驷 ηη早 η〇; ηη早驷 λλ〇小驷 λ叨Hλη九c d叨D&予 }ηd益弋小 | ηC吊 D黑 巾小 λη 小nm λ叨Hλη九c λd小

叨》 &n𠄎 卜卜》 P叨𠄎》 | ηc nqc λc𠄎 𠄎叨𠄎H叨𠄎c mλφ | 小𠄎黑叨𠄎叨𠄎

3岁. PncP予 叨φ叨𠄎小\ P叨c𠄎Q》 吊》 念 P叨c𠄎Q 𠄎 《》 n𠄎 𠄎m𠄎)η𠄎𠄎. λc𠄎 PAλ ζ𠄎予 | 小\ λc𠄎 ληH; , 叨木I λ9 \$φ6𠄎 𠄎λcβ }叨dhv小\ . P叨c𠄎 卜 βH早吊 D黑 λ叨𠄎H叨𠄎c \sφ λ9 小𠄎 予

}叨dhv小卜, Phcn早n𠄎 叨𠄎m予, 小λ虫 《 个W吊》 λ9 ηU 卜, PnUc 叨h黑岁小\ λ叨𠄎H叨𠄎c 𠄎𠄎予 λ9 P四𠄎》 \$λη予}d小 叨 「卜》 β | 叨𠄎λ. λc𠄎 叨卜 𠄎叨卜 叨卜 𠄎叨卜 λ小 | 十岁 Pλnζ | 予 叨φ叨𠄎λ》 黑叨c𠄎m -

λPc𠄎n hcn早n P叨𠄎c mλ P 「 | 小 | 小 λc𠄎P 𠄎P 𠄎mλ小吊》 四n+η+} | 小\ d岁𠄎 λβ黑c𠄎 d9c𠄎 卜卜 匀mλ予 η予 λβ黑c𠄎 λHU λ》 悬予 λ》 黑 「 | 十叨λn 卜 λ9

ጽድቅ፣ በፍቅር እና ምሕረት ጋር በጥሩ ሁኔታ ተቀላቅሏል፣ የቀድሞው በመርከቡ ውስጥ፣ እና የኋለኛው ደግሞ የምህረት መቀመጫ ውስጥ. ስለዚህ በክርስቶስ "ምሕረትና እውነት ተሰብስበዋል."

4 ፎ. የክብር ኪሩቤል. እነዚህ የመላእክት ምስሎች በስርዖት ላይ የሚመለከቱ፣ ክንፎች እርስ በእርስ ተዘርግተዋል.

የእነሱ አስተሳሰብ የመርከቡን እና የምህረት መቀመጫ ምስጢር ለመረዳት ያላቸውን ፍላጎት ያመለክታል. በሰማይ በእግዚአብሔር ዙፋን ዙሪያ ያሉትን መላእክትንና የመላእክት አለቃዎችን ይወክላሉ. የሕይወትን ዛፍ ጠንቃቃውን

ለመጠበቅ እና የጥፋተኝነት ሰው እንዳይበላው ከኪዳን ደጃፍ እናነባለን. ይህ በወደቀው የኃጢያት ሁኔታ ማንም ሰው በፈቃደኝነት ማንም ሰው በፈቃደኝነት ማንም ሰው "ሁል ጊዜ" የሚኖር ማንም የለም "የሚለው ይህ መሐሪ መከላከል ነበር. እንደገና ምሕረትን ይጠብቁ ነበር፣ እናም በመርከቡ ላይ በጣም እየተመለከቱ ሲመለከቱ፣ "የትኞቹን ነገሮች"

የመድኃኒታችን ነገሮች (የመድኃኒታችን ነገሮች) ቃላችን መመርመር እንደሚፈልጉ እንገነዘባለን. " የአምላክ መላእክት በሰው ልጆች ዕጣ ፈንታ ውስጥ ጥልቅ ፍላጎት እንዳላቸው ሁሉ ምንም ጥርጥር የለውም. ክርስቶስም እንዲህ አለ: - "መላእክታቸው ሁል ጊዜ በሰማይ ያለውን የአባቴን ፊት ይመለከታሉ." በዕብራይስጥ ውስጥ ጥያቄው "ሁሉም

የሚያገለግሉት መናፍስት የመዳን ወራሾች ለመሆን እንዲገለጹ የተላኩ አይደሉም?" የሚለው ጥያቄ አይጠየቅም.

ኢየሱስ ንስሐ ከማያስፈልጋቸው ከዘጠኝ እና ከዘጠኝ ብቻ ሰዎች በላይ በተደጋጋሚ ከሚያዳከሙ አንድ ኃጢአተኛ "በእግዚአብሔር ደስታ ደስ ብሎታል" ሲል ተናግሯል. በአምላካዊው ነገር ውስጥ በብሉይ ኪዳን ውስጥ አንድ

አስፈላጊ ክፍል ይጨውታሉ፣ እናም በታላቅ የወደፊቱ ጊዜ - በራዕይ ውስጥ እንደተመለከተው - እነሱ በነገሥታት ንጉሥና በጌታው ጌታ በተከበሩ ድሎች ይሳተፋሉ.

5 ፎ. የክብር ሻካራ. ይህ ቀደም ብለን እንደተመለከትነው በምሕረት መቀመጫ ላይ ወደ ታች የሚለቀቅበት

ተፈጥሮአዊ ብርሃን ነበር፣ እናም የቅድስተ ቅዱሳን ብርሃን ነበር. የውስጠኛው ማደሪያው ቀደም ብሎ የታየው፣ የሰማይ ምልክት ነው፣ እናም እዚህ የእግዚአብሔር ራሱ ምልክት አለን. ሰማይ ተፈጥሮአዊ ብርሃን አይፈልግም - እግዚአብሔር ብርሃኑ ነው. ግን ይህ በታ እና ይህ በታ፣ እግዚአብሔር ከሰው ጋር ለመኖር እንደወደቀ ያሳያል. እሱ በኪሩቤል መካከል ይኖራል "ተብሎ እንደ ተጻፈ. በተጨማሪም አምላክ ሙሴን "ከምስክሩ ታቦት በተባለው ከሁለቱ ኪሩቤል መካከል

ከአንተ ጋር ተገናኘሁ አለው. ስለሆነም ከኢየሱስ ቤተክርስቲያን ጋር በተያያዘ የእግዚአብሔር ክብር አስደናቂ ነገር ነው.

ግን ከዚህ በኋላ በርቷል. በሁለቱም የማደሪያ ድንኳኑ ክፍሎች ውስጥ፣ ከበረሃ አሸዋ ውስጥ ብቻ አልነበረም. በሚቀጥለው ምዕራፍ ውስጥ ይህ ትልቅ ትርጉም ያለው ነጥብ እንደሆነ እንመለከታለን.

የሊቀ ካህን መመርመር የመጨረሻው ግን ትልቁ ጭብጥ ነው። ሊቀ ካህናቱ እንደ ሆነ

እኛ ሙሉ በሙሉ አዲስ ኪዳን ለመሆን የታሰበ የታሰበ እና የሚያረጋግጥ ነው። እኛ እንደምንችል

እነሆ፣ የክርስቶስ ክብር እና ታላቅነት፣ ነገሩን በምሳሌ ለማስረዳት ከአይሁድ ሊቀ ካህን የበለጠ ይጠይቃል

እሱ። ርዕሰ ጉዳዩ ሰፊ እንደመሆኑ መጠን በክፍል ውስጥ መካፈል በጣም ምቹ ይሆናል። በመጀመሪያ ልብብሶቹን እንውሰድ።

እነዚህ ሀብታም እና ቆንጆዎች ነበሩ። በልብስ ስር ያሉት ከንጹህ ነጭ በፍታ ነበር። በዚህም ምክንያት ስለ ኢየሱስ "ቅዱስ፣ ያልተካረ፣ እና ከኃጢአተኞች የተለየ" ስላለው የኢየሱስ ባህርይ እና ህይወት ያለዎት፣ በዚህ የመነሻ እና እርዳታን እናስታውሳለን። " ቀጥሎም "የኤፋዱ ቀሚስ" መጣ። ይህ

ከጉልበቶች በታች የሚወርድ ሰማያዊ ቀለም ያለው የሰማያዊ ይዘት ነበር. "በሬስ ጫፍ ላይ" የደም እና ቀይ ቀለም ያላቸው ሮማዎች ነበሩ፣ ሊቀ ካህናቱ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ሲገባ ጣፋጭን በተነከረ ወርቃማ ደወሎች ተለዋጭ ነበር. ልብሰቶቹ የመገናኛው ድንኳን መጋረጃ እና ውስጣዊ ሽፋኖች ተመሳሳይ ቁሳቁሶች እና ቀለሞች መሆናቸው ልብ ሊባል የሚገባው ነው. የሊቀ ካህኑ ዘጋቢ በክርስቶስ ወንጌል ወደ እኛ የሚያመጣውን ቅዱስ ደስታ የሚያመለክት ይመስላል. በዚህ ቀሚስ ላይ ኤፍዱ መጣ. ይህ ሰፊ እና ውድ የአለባበስ ጽሑፍ ነበር. በትከሻ ቁርጥራጮች የተጠቆጠ እና ከወርቅ፣ ከሰማያዊ፣ ከሐምራዊ፣ ከቀይ ቀለም፣ እና በጥሩ የበርፍ የተሠራ ነበር. የወርቅ ሰሌዳዎች ቀጭጭን በመጠምዘዝ ወደ ክሮች ይቋረጡ፣ እና በሥነ-ጥበቦቹ ውስጥ ያሉ የእጅ ጽሑፍ ሥራ ሠርተዋል. ከጥቂት ጊዜ በፊት በሎንዶን ውስጥ የሕንድ እና የቅኝ ግዛት ኤግዚቢሽን በሚጎበኙበት ጊዜ፣ ይህ ከኤፊድ መግለጫ ጋር በተያያዘ እንደ እንግዳ አድርጎ በመምሰል እኔን የተሰማኝ የተወሰነ የምስራቃዊ መርፌ ሥራ አየሁ. ሥራው ከበለበተኛ እና ውበት በፊት እስካሁን ባየሁት ሁሉ የላቀ ነው. እኛ በኢየሁዳ የታላቁ ሊቀ ካህን የእግዚአብሔርን ክብርና ክብር ምሳሌ አለን. እሱ እንደ ተገለጠ አይደለም፣ አሁን ግን ለእኛ በእግዚአብሔር ፊት ሲታይ ሲገለጥ. በዚህ ውብ ኤፍድ ፊት ለፊት የጡት በታውን ቀጠለ. ይህ ደግሞ የክብሩ ውበት መጣጥፍ ነበር. አንድ ካሬ የተሠራ ሲሆን አንድ ኪስ ለመመስረት፣ ጡት በማጥመድ፣ ጡት በማጥባት. የመሬቱ ሥራው ከኤፍዱ ተመሳሳይ ቁሳቁስ ነበር፣ ግን ዋናው ውበቱ በእያንዳንዳቸው በአራት ረድፎች በአራት ረድፎች ውስጥ በአራት ረድፎች ውስጥ የተለያዩ የተለያዩ ድንጋዎችን ይይዛሉ. ከአስራ ሁለቱ የእስራኤል ነገዶች አንዱ በእያንዳንዱ ድንጋይ ተቅኖ ነበር. አሥራ ሁለቱም ነገዶች በዚህ ደረት ተሰውሮባቸው ነበር; በእግዚአብሔር ፊት ሲገለጥ በሊቀ ካህናቱ ልብ ላይ ተቀመጠ. አሥራ ሁለቱንም ነገዶች የሚወክሉ አሥራ ሁለት የሩቅ ድንጋዎች ይህ ሁሉ በልቡ፣ በልቡ የሚወደውን ቤተ ክርስቲያንን የሚይዝ ታላቅ ሊቀ ካህኑ የክርስቶስን የሚያመለክቱ ናቸው. በአባቱ መገኘት ለእርሷ ጣልቃ ሲገባ.

የከበሩ ድንጋዎች ኢየሱስ በቤተክርስቲያኑ ላይ ስላለው ዋጋ የሚናገሩ ናቸው. ከታማኝ ሕዝቦቻቸው "የእኔ ይሆናሉ" አላቸው... ጌጣጌጦቹን ለመቁጠር ስመጣ. እሱ ፈጽሞ አይረሳቸውም. እነሱ በሰማይ ውበት ውብ ናቸው፣ በእግዚአብሔር ብርሃን ያበራሉ. በሊቀ ካህናቱ ትከሻዎች ላይ የወርቅ ሳህን ነበሩ; ለአፍድድም ተጠበቁ. በእያንዳንዱ ሳህን ውስጥ አንድ ትልቅ የአኒክስ ድንጋይ ሲሆን ከስድስቱ የእስራኤል ነገዶች ስሞች በእርሷ ተገለጡ. በዚህ ጊዜ አሥራ ሁለቱ ነገዶች ይወከላሉ; ቤተክርስቲያናዊም በክርስቶስ ትሸክላ ትሸክላላች. ትከሻው በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ የመግዛት ምልክትና ተሸካሚ ምልክት ነው. በዚህም በኢሳይያስ 9 ውስጥ "መንግሥት በክርስቶስ ነው."

የጠፋባቸው በጎች የቤት ውስጥ ደስታ ሲወልዱ በመልካው እረኛው ትከሻ ላይ ተተክለው ነበር. ስለሆነም ኢየሱስ እንደ ታላቁ ካህናት፣ ኢየሱስ እንዴት እንደመሆኑ መጠን ኢየሱስ እንዴት እንደ ሆነ፣ የእናንተን ምክንያት ሸክም የሚሸክምባቸውን ለማስረዳት የታሰበ ነው. እንግዲህ በክርስቶስ ልጅ ያልፈተው ታላቅ ሊቀ ካህናት: - ከድካሞች በሚሰማው ጊዜ ጸጋ የሌለበት ነገር ቢኖር፣ እኛ እንደ እኛ ያለ እኛ ነን. "እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለ ተቀበለ የሚፈተኑትን እንኳ ሊያስተካክላቸው ይችላል" (4 18). ከሊቀ ካህናቱ ወገንማው ወገብ ላይ የታሰረ፣ እንደ ኤፍዱ ተመሳሳይ ሀብታም እና የሚያምር ሥራ ነበር. ምሳሌያዊው ጠቀሜታው ከሚከተሉት ጥቅሶች ሊሰበሰቡ ይችላሉ - እግዚአብሔር በብርታት ታጠቀ፣ መንገዱን ፍጹም አድርጎ ይሠራል እግሮቹን እንደ እግር 'እግር' ያደርጋል (መዝ 18 32-33). "የእኔን mounple የእኔን ዳንስ ተዘግተኸኛል; ማቅ are ነም ከፍ አድርገሃል ታውቁ ታውቅ ነበር

በደስታ "(መዝ. 30 11). ወገብህ ታጠቀና ሙብራቶችህ ታጠቀቁ ጌታህ ለሚፈልጉት ሰዎች ሁኑ. . . ጌታ ሲመጣ የሚመለከታቸው ባረያዎች ብፁዓን ናቸው ብፁዓን ናቸው. እውነት እላችኋለሁ; ታጠቅ ራሱ. እናም ከእርጋታ ጋር

እንዲቀመጡ እና እንዲያገለግሉ ያደርጉላቸዋል. ኢየሱስ እንደ ሊቀ ካህናችን ነው. ይህ መታጠቂያ ለኢየሱስ

እንዳገለገሉ ሁሉ ከክብሩ ጋር የሚተገበር ነው. በሸሶቹ መካከል እንደ ሰው ልጅ; ልብስ ተሸክመውም በወርቅ ዘይት የተለበሰ "ልብስ ተሸክመው ነበር. ይህ ደግሞ ጭንቅላቱ ላይ ጥሩ ወይም ምናልባትም ምናልባት ሐር ነበር.

ሰማያዊ ባንድ ነበረው; እና ከፊት ለፊቱ; በጌታ ላይ ቅድስና "በተጻፉ ቃላት ላይ ያዘነለት ወርቅ ሳህን ነበር. ቅድስና

የሚለው ቃል ማለት የተቀዳ, ወይም ሙሉ በሙሉ በጌታ አገልግሎት የተለየ ነው. ኢየሱስ እንደዚህ ዓይነት ጽሑፍ

አያስፈልገውም, መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እሱ የሚናገረው ነገር ቢኖር ይህ እውነት በእሱ ላይ የተስተካከለ ነው. በምድር ላይ ያለው ሁሉ ሕይወቱ የተቀደሱ ሲሆን ከላይ ያለው አገልግሎቱም ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔርና በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ተቀደሰላች. "ኡሪም እና ቴሚም" በደረት ኪስ ኪስ ውስጥ ተቀምጠዋል. እነዚህ ምን እንደነበሩ አናውቅም ነበር. አንዳንዶች እንደ ፍርድ መመሪያ እንዲሙሩ እንደነራቸው እንደነካቸው አንዳንዶች ብሩህ ድንጋዮች ሆነዋል ብለው ይገምቷቸዋል. ስማቸው "ሙብራቶች እና ፍጽምናዎች" ያመለክታሉ. የሚከተሉት ማጣቀሻዎች

አስደሳች ናቸው: - "የሌዊ ሰዎች. ቴሚምህና ኡምህ ከአምላክህ ጋር ነህ አለ. (ዘዳ. 33 8). "በጌታ ፊት በ urimim ፍርዶች ለሚጠይቀው ካህኑ አልዓዘር ፊት ይቆያል (ዘ. 27 21). "ሳኦልም እግዚአብሔርን ጠየቀ; ጌታም በሕልሞች ወይም በኡሪም ቢሆን በነቢያትም ቢሆን አልመለሰለትም. (1 ሳሙ 28 6).

"ወደ እግዚአብሔር ሲመለስም የፍርድ ቀን ቀርቦአል. The following extract from Fausset's Critical and Expository Bible Cyclopaedia will be read with interest: "Speaker's Comm. thinks that lots were the mode of consultation, as in Acts 1:2-6; Prov. 16:26. More probably stones with Jehovah's name and attributes-- 'lights'and'perfections' engraven on them were folded within the ephod. By gazing, the High Priest, with ephod on, before the Lord,



አእምሮ እና የእግዚአብሔር ፈቃድ ለሰው ልጆች. የተናገረው ቃል በመጨረሻው ቀን ላይ ይፈረዳል.  
"የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም ነው." ከእሱ ይግባኝ የለም. ለሚወዱት ሁሉ ይመጣ ነበር

ጌታ ይህን አመነ. ሁሉንም ክርክር ይፈታል, ሁሉንም መጥፎ የሰዎች አስተያየቶችን አያስወግድ እንዲሁም ሁሉንም "በእግዚአብሔር ብርሃን" ይመራናል.

የሊቀ ካህኑ ሹመት

የአይሁድ ክህነት ከተመረጠው ከሌዊ ነገድ ተመር was ል. አሮን ከዚያ ነገድ ነበር; እንዲሁም ስኬታማ የካህናት ካህናት የመሰሉ ናቸው. "የምስክር ወረቀታችን ሊቀ ካህን" ከይሁዳ ነገድ ልጁ እንደ ሥጋዊ ነበር. ስለሆነም

የክርስቲያን ሃይማኖት ክህነት ሙሉ "ሕጉ" ሙሉ ነው. ነገር ግን እዚህ አንድ በጣም አስፈላጊ አስፈላጊ ነገር

ማመልከት እፈልጋለሁ. እኛ በሥጋችን ታላቅ ሊቀ ካህናት ጌታችን አይደለንም. ከፍ ከፍ ወዳለው ጽ / ቤት የመጀመሪያ ቀን የእሱ ሞት የሞቱ እና ትንሳኤ ነው. ይህ እርሱ ራሱ ደግሞ ከደዌ በሽታ ጋር በተያያዘ እርሱ እንደ ራሱ አድርጎ

ለሚፈቅድለት ሁሉ ከኃጢአት ጋር የሚነድ ነው; ነገር ግን እርሱ እንደ አሮ አሮን: ከእግዚአብሔር የተጠራ ነገር ሁሉ

በሰው ልጆች ላይ የሚወሰድ ማንም የለም; እንደ አሮንን ደግሞ የሚገዛ ማንም የለም; እንደ አሮንን ደግሞ የሚገዛ

ማንም የለም; ይህም ክርስቶስ ደግሞ አሮምን ነው. አንተ ልጄ ነህ: እኔ ልጄ ነህ: አንተ ዛሬ እንደ መልክ zed ዴቅ

ትእዛዝ አንተ ሌላው ካህን ነህ ይላል. መዝናኛዎችን በማነፃፀር. 2: 7 እንዲሁም የሐዋርያት ሥራ 13:33 ቃሌን አሁን ወልጄ እንደ ተናገርሁ: ከመቃብርም የተነሣ እንደ ተወለድሁ እናንተ ደግሞ. እናም በዕብራውያን የተወሰዱት ከላይ

የተጠቀሱት ከላይ የተጠቀሱት ቃላት የሚያመለክተው በዚህ ወቅት እንደሆነ ግልጽ ነው. እግዚአብሔር ከሙታን እንደ አንድያ ልጁ በሰማያዊ ክህነት ውስጥ አስነሳው. ይህ አሁንም ቢሆን የክህነት ተፈጥሮን ለመመርመር እንደቀጠል በግልጽ ይታያል. ከላይ ያለው ፅሁፍ "እንደ መልክ zed ዴቅ ትእዛዝ" እና የክርስቶስ ክህነት ትክክለኛውን ተፈጥሮ ለማሳየት አንዳንድ አስደናቂ ነገሮች የተባሉ አንዳንድ ሰዎች ናቸው. መልክ zed ዴቅ "ያለ እናታችን, ትውልድ,

የሕይወትን መጨረሻ የሌለበት" ያለ እናታችን, ግን እንደ ቄስ ያለማቋረጥ እንደ ሆነ ነው "ተብሎ ተነግሮናል. እንደ

መልክ zed ዴቅ እንደመሆኑ መጠን ስለ እነዚህ መግለጫዎች ስለእነዚህ መግለጫዎች, ግን ጸሐፊው የክርስቶስ ክህነት ለዘላለም መሆኑን ለማሳየት የሚያረጋግጥ ፍላጎት አይደለም. ስለሆነም ክርስቶስ ከሞተበት በኋላ እስከ ሊቀ ካህናቱ ወደ ሊቀ ካህናቱ ቢሮ አልተጨነቀም.

ወደ መልክ zed ዴቅ ሲመለስ, ስሙ "የጽድቅ ንጉሥ" የሚል ትርጉም አለው። በእውነቱ በእውነቱ "የክስሌም ንጉሥ" ነው (ይህ ማለት ሰላም ነው። ስለሆነም እሱ ንጉሥ ቄስ ነበር። እና እነዚህን ጽ / ቤቶች በተመሳሳይ ጊዜ ተይ held ል። አሁን አምላክ, ከትንሳኤው በኋላ, ስለ ርስትህ በቅዱስ ተርቃዬ ላይ አደረግሁ። ዳዊት ወደ ሰማያት አልወጣም አለ; ነገር ግን. ስለሆነም ክርስቶስ እንደ ንጉሥ በመግዛት የእግዚአብሔር ዙፋን ላይ እንደሚገዛ ታይቷል - "ካህን

በዙፋኑ ላይ ሳይሆን እንደ አሮን ሳይሆን የኃጢአቶችን የኃጢአቶችን ስርጭት ነው. "

የሊቀ ካህኑ ጽ / ቤት

"ሊቀ ካህናት ሁሉ መባንና መሥዋዕቶችን ሊያቀርብ ይችላል; ስለዚህ ይህ ሊቀ ካህን (ኢየሱስ) የሚሰጥበት በተወሰነ ደረጃም አለው." እርሱም እንዲህ አለው. ግን እንዴት ያለ መባ ነው! እንደ ሕጉ ሊቀ ካህን, ራሱን ለሞተውም ሞቶአል, " እሱ "እግዚአብሔርን ያለ በታ አልተለየም"; "የተቀደሰ አንድ ሊቀ ካህኑ ከኃጢአተኞች ምንም ጉዳት የሌለውና የተለዩ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት ነው. እና "ክርስቶስ በክርስቶስ በኩል የመጣው, ይህም የፍየልና ጥጃዎች ሁሉ የዘላለም ቤዛነትን አግኝቶ ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ውስጥ ገባ," ይላል. ሊቀ ካህናትን እንደመሆኑ ኢየሱስ በመከራቸው ቅዱሳውያን ርህራሄ ተሞልቷል. የአብርሃምን ዘር ይይዛታል እንጂ ከመላእክት አይደለም. ስለ ወንድሞቹ በኃጢአት ተሠቃይቶአልና: ለሚፈተኑት ነገር እንዲረዳው: ለሚፈተኑት ነገር ሁሉ እንዲያውቅ: እንዲሁ ስለ ተፈተኑ: በውስጥም እንደምንሆን: እኛ እንደ እኛ ያለ አንድ ሊቀ ካህናት ነው እንጂ እኛ ያለ እኛ ነን. ኃጢአት. "" እሱ ልጅ ቢሆንም ነገር ግን በተሰቃየው ነገር ታዘዥነትን ተምሯል. ፍፃም ተፈጸመ ጊዜ, ለዘላለም መዳን \* ጸሐፍት ለሚታዘዙት ሁሉ ሆነ; እንደ መልክ zed ዴቅ ትእዛዝ ከሊቀ ካህናቱ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ሲሰየም. ይህ ለኃጢአቶችን መስዋዕትነት ሙሉ በሙሉ በመፈተኑ ተዘጋጅቶ ነበር. ይህንን ትንሽ ክምችት ወደ አቅርብ በመቀረቡ ልዩ ትኩረት ለመስጠት አሁን እመኛለሁ.

መሸፈኛ

በመጋረጃው ውስጥ የታሸገ ሰለባ ደም ሰለባው እና በፊት የሰይፍ ስርዮት ደም በመያዝ ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ውስጥ አንድ የቅድመ ወዲያ ቅድስተ የስርዮት ቀድስተ ቅዱሳኑ አንድ ዓመት ብቻ ነበር. አሁን ክርስቶስ አንድ ጊዜ ሁሉ ወደ

ቅድስተ ቅዱሳን በመጋፈጠ ደሙ ውስጥ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን እንዳስገባ ተነግሮናል. ኢየሱስ ያልፈነደው መጋረጃውን በጥንቃቄ እንመርምር. 5 በዕብራይስጥ ምዕራፍ 10 ውስጥ ክርስቶስ ወደ ክብራቅ ዙፋቱ ተላለፈ የራሱ ሥጋ ነው.

ከዚህ ጋር በትክክል ስምምነት ላይ ካነበብነው በተመሳሳይ ሰዓት እናነባለን "የቤተመቅደሱ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ከሁለት የተቆራኘ ነበር." ይህ የእግዚአብሔር ተግባር ነበር፣ እናም አስደናቂ እውነትን ይከፈታል. የቤተ መቅደሱ

መሸፈኛ መገባደጃ የተቀረጸ የቅድመኞቹን ቅዱሳን ለመመልከት ተከፈተ. ምስጢሮች፣ ከዘላለም ተደብቀዋል፣ በዚያን

ጊዜ ተገለጡ. ተራው ካህኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ያንን አስደናቂ መርከብ እና ምህረት መቀመጫውን ማየትና የመሥዋዕትን ትውልድ የደም ቧንቧዎችን ማየት ይችላል. ምን ሀ

6bβ! PH} 叨𠄎𠄎 叨虫虫𠄎𠄎 & 卜 P+W6小 nλ} s 𠄎不𠄎 h\$λ 小nm }d λ} s 𠄎不𠄎 h\$λ | 小

叨} nhq< λ} η小吊} nhq< λ} 叨dn. Phcn旱n 小s ληλ} 叨𠄎𠄎 | 𠄎. βλ虫} 𠄎 𠄎叨nφλ λβ 𠄎nn  
卯予 sζn φsn+ φ&η 卜 nφsn+ φ&η 卜 d+dP. d𠄎岁 mλ中 ηη早 D𠄎 hη6虫 叨H卜 λβ叨𠄎, 𠄎卜 《卜𠄎 d予  
𠄎} &ζ心 "nηH 𠄎𠄎 D𠄎 𠄎叨Hλη九c d予 βη𠄎λ. βU𠄎 𠄎hcn旱n IVJ P叨n予 P𠄎叨Hλη九c》

𠄎Vmc 𠄎D》 %λ [ | . nbsi 𠄎甲吊 P+𠄎Dζ | ηc+𠄎j c | 𠄎 𠄎hcn旱n 小nm d𠄎 | \$ | 小吊} 𠄎λ𠄎𠄎λ 𠄎小  
λn𠄎9虫 | ηc吊 𠄎H} 2H+ηdm. λβD予 𠄎9 𠄎吊 | 予 D𠄎ηcY} λ叨m. 叨} 𠄎} 𠄎H} λβ𠄎𠄎𠄎

𠄎几+叨φ𠄎𠄎 叨𠄎&岁 小nm n卜d予 h\$木吊 《》 小 λ} s 𠄎小 W6 nd [ | 𠄎 λP𠄎n 𠄎叨𠄎𠄎 n&ζ | 予 叨φc  
叨d}P予 +Dn, λ, 𠄎岁𠄎 "D𠄎 𠄎叨Hλη九c 𠄎} φc𠄎d》." P𠄎𠄎}小s} 𠄎} 𠄎} &Dn& 𠄎} 𠄎λ. 𠄎} \$6小?  
𠄎𠄎}, 叨η6𠄎}, mζ名H, W} mζ不, bm}, P叨cnQ} 𠄎9 P𠄎nζ𠄎} 叨φ叨𠄎, P}H λ} s 𠄎不𠄎 h\$λ η予  
i φcβ𠄎λ | 𠄎. λ卜} } 𠄎hcn旱n 小nm} 卜予 | ηc吊 9𠄎小 𠄎λ卜卜 2H n} 𠄎IV 虫𠄎𠄎 P叨dβ𠄎予 φ} P𠄎𠄎  
n𠄎叨Hλη九c 几+hc𠄎𠄎} } P叨dβ mλ mλ中ηη | 予𠄎 P𠄎𠄎 𠄎λβ 卜s 𠄎𠄎} s} 𠄎} 小nm

𠄎叨Hλη九c nλH 卜 Jc+φ叨m, | ηc叨} n叨𠄎𠄎小 𠄎𠄎ηc n𠄎β小𠄎𠄎+𠄎j c | 𠄎. λ卜} 叨} β内甲  
ηx𠄎甲吊 n𠄎岁 Jc βq6λ. nd λ𠄎𠄎 𠄎9 nd λ𠄎小吊} "D𠄎 𠄎9} + 𠄎} 叨md》. "nλβ 𠄎𠄎 D𠄎 𠄎四β

βDmλ?" 𠄎d予 λn&λ𠄎𠄎𠄎 𠄎c𠄎 𠄎叨η𠄎λ吊} 𠄎叨η𠄎λ吊} | 小9. 𠄎c𠄎𠄎 𠄎 | [ : 𠄎nn9c𠄎𠄎𠄎c予 sζn  
n𠄎9} + Jc | i . 𠄎四β D𠄎 𠄎sc+D𠄎𠄎吊. φsn+ φ&η 卜 𠄎𠄎Y λ𠄎甲 λβ! 几+hc𠄎𠄎}𠄎 "𠄎hcn旱n

λP𠄎n 𠄎𠄎四𠄎 𠄎小甲吊 +φ叨m吊"! 𠄎叨η9岁小s} 𠄎} 小nm, 𠄎n+η𠄎 卜 𠄎𠄎𠄎 λβ, d𠄎𠄎λh 𠄎𠄎 P叨9ηc  
吊木小}d小 i [ 》 IVJ𠄎 λi 9}d小 小λφ i φ ηU9予, 𠄎c𠄎𠄎 nhε λi 9 P+𠄎𠄎 小 𠄎j m}+岁 𠄎9 𠄎小 | 小吊} 小mQλ } αU 小Y." (bn. 10: 19-

βU》》λ | n十岁IV6d叨φζ卜P四 | 90c | m吊》四m中dλi 「》β吊λλ. Pλβ卜sIVc9予 Phcn七》  
IVc9予 m入 叨 「卜》λβ十9λ. 叨n dλn6λ入小y卜9 d四黑}s》禽卜 hcn早n dλHn苜小 氛9 d几十hcn七}卜  
氛》黑 十虫四 | 小 N四黑}小s》禽》λβ P十9玄予 W6十昂吊 PλPn hcn早n 木甲c予 叨》&n λ | n咒 | 予 P十9玄  
9β | 早吊 | n<. 卜d卜四 \$R四 n 「 | 》s\$ λβ 叨IV6予 P6η苜小》四n十甲λ ηβ四<. d四黑}小s》禽》  
n&中黑 | 予 Pnη &中s 叨n甲吊 Phcn早n》叨卜 Yβ四q予 叨卜十n 《\$早 nd叨 「卜 n&中黑 | 予 P叨9ηc  
&中黑岁 | 小 P四黑}小s》禽》P十η | n小 虫η虫A吊 nd hcn七}9弋小IVc9予 nd 「卜予 叨dn小弋 氛9 小s | 予  
十9η<. P四黑}s》禽卜 \$cs 几予 予bn十岁甲吊》叨叨P予 P叨n吊λ 叨n叨c λd 四d予 氛》禺dn予 λ叨λh杰λ

ዓለማዊ ጥበበኞች, ትሑትና ከተማረኩ, የእግዚአብሔርን ነገሮች በትክክል እንረዳለን. የማደሪያ ድንኳን ሥነምግባር እና አንድነት ለቤተክርስቲያን አንድነት እና አንድነት የሚያመለክተው. የማደሪያ ድንኳን ሽፋኖች ስለ ኢየሱስ, የእርሱን

ውርደቱ እና የመቤ purchase ትሥራውን ተፈጥሮአዊ እና መለኮታዊ ተፈጥሮ ያስታውሱ ነበር, እንዲሁም ከኃጢአት ውበት እስከ ቅድስና ውበት በመንገድ ላይ በመንገድ ላይ. በተጨማሪም ከእነዚህ መሸፈኛዎች የተማርነው

የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ምንኛ የተለየ ነው. የአባላቱ መሠዊያ ከእሳት ጋር, እና ታላላቅ የተለያዩ መሠዋዕቶች እና የዓለምን ሃይማኖት የሚሰነዘር የእግዚአብሔር በግ ያለን ፍርድን እና የጥፋተኝነት ስሜት እንዲኖር ነግሮላቸዋል.

በመሠዊያውና በመገናኛው ድንኳን መካከል, ወደ ክርስቶስ እና ወደ ቤተክርስቲያኑ ከሚመጣው ኃጢአተኞች ጋር በተያያዘ የጥምቀት ቦታ እና ዓላማ አመልክቷል. የተቀደሰ ስፍራ ከ ሙብራቱ ጋር, የእሳት መጥፋት, የእስረኛው

መሠዊያው ለአምልኮ ተሰብስቦ ነበር. ቅድስና, የመርከቧ መቀመጫ, የእስረኞቹ መቀመጫ, የእርሱን ምህረት መቀመጫ እና የሰማይ መንግስት, ከጸጋ እና "የመረጫ ደም" ጋር የተቀደሰውን የእግዚአብሔር መገኘቱን ያሳያል. ሊቀ

ካህናቱ እንደ ሸምጋዩ የክርስቶስ ዓይነት ነው, ካህኑ ግን የንጉሥና መልክ zed ዴቅ ታላቁ ሊቀ ካህን በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ ያለውን ሙሉ በሙሉ የሚገልጽ ዓይነቱን ለመሙላት መጣ. በመጨረሻም, ተራውን ከእይታ የተዘመገመው መጋረጃው በአንድ ጊዜ በሊቀናት ካህኑ በሊቀናት ካህኑ ውስጥ የስርዖት ስድስተኛ ካህኑ በሊቀ ካህኑ ውስጥ

ተላልፏል, የ "ሥጋ" ዓይነት ነበር. ኢየሱስ በሞተ ጊዜ የመሸጋቢያ መገባቱ የኢየሱስ ሥጋ በማባከን ሰው ከአምላክ የተለየው መሸፈኛ መሆኑን የሚያሳይ መለኮታዊ እርምጃ ነው, የዳኑት አሁን በእምነት, በሰማያዊው ግዛት ክብር

በእምነት ብቻ ሳይሆን በእምነት በቅዱስ መገኘቱ በድፍረቱ መቅረብ እና መግባባት ይችላል.

በመጨረሻም, የታካሚዬን አንባቢዬን በጥልቀት እንድጠይቅ ፍቀድልኝ, ወዴት ትቆማለህ? ለእርሱ ከሚያዩት ሁሉ ጋር የሚሳሰሩ ነው; ታዘዥ አዳኝ ነውን? ከሩቅ ቆመው, እናም በእግዚአብሔር ምስጢር ላይ ግድየለሾች ዓይኖች

ትመለከቱት? ከሆነ, ጌታ የተዘጋጀው የማደሪያ ድንኳን ለእርስዎ ምንም መከላከያ የለውም. ውባቸው ነገሮች በእራስዎ ኩራት "ከዓይንሽ የተሸሸጉ" ናቸው. ለአምላክ ብቻ "ብቻ" ብቻ ነው. " ነገር ግን ከሚቃጠለው መባ ከክርስቶስ ልዑክ

እስከ ሰማይ ቅዱስ መሠዊያ ድረስ ወደ ሰማይ ከሚያጨርስ ጭስ ከእዚያ ጭስ ተጠቂ. ይህ "ፈጽሞ የማይረዳን እሳት," እና ያ አምላኩ ከክርስቶስ በቀር የተለየ "በደልን ማጽዳት አይችልም" ይላል.

ከፍርድ ቤት ከሚወጣው ብር አክሊሎች በላይ ተጠንቀቁ - የሕዝቡ ቤዛነት ዋጋ. ቤዛውን ጥላቻን ወደ ጥላ ጥላ ተመልከት.

; በተሸከሙአችሁ ነፍስህ ፊት ቀርባችሁ፡ ልብህንም በመሞታችሁ ሁከትህ በተወደደበት ጭንቅላት ተቀበሉ; ከሙታን እንደ ተነሣ ከሙታን እንደ ተነስ ዘንድ ከሞተ በኋላ ከሙታን እንደ ተወለደ ከሞተ በኋላህ ከሞተ በኋላ ወደ አዲሱና የተባረከ ትሆናለህ.

እንደገና, ውድ አንባቢው, የት ትቆማለህ? በአዲሱ ቃል ኪዳን ውስጥ በማደራያው ድንኳን ውስጥ የተቀደሰው ቄስ ነው? ቀጥሎም በመቅደሱ ዙሪያውን ተመልከት.

Pl&巾》s》禽》PDCφ 叨φZH》N十叨dn十 - PλP巾n hCn早n 木甲C予 叨叨》&n λ | η咒 | 予 P十9&予四UC予  
| NC 小予甲吊 气 | 「, 叨入小》 | \$nU》 λη66, 气9 气μJHληJC》 N叨叨6N予 2H 气μJHληJC》 N四ηλλ  
λβ十吊m. "P" P "虫m小" 四bs "- P十D黑sn小 P%&小U ληλ 气9 黑四 P叨小巾几 叨小巾几甲吊 9笨小 3

λη6吊卜四 λ予Nn》. 气》 黑η四四 }》 PDCφ 叨W之} ηλ小》 心n N8m小 i Dm, 气9 叨4H}d小 叨4H小》  
β叨λλ; 气四四 N8木予 D黑 气μJHληJC βNλm 气》 s十ηλU 气》 &咒 | \$U \$φsλi . nH四四 Nd予 P中λ

n禺卜》 小予 Nd予U小予, P四Uζ予 叨h黑岁小, n<nU, 咒m9! 气四四 "气μJHληJC nsJ叨JC | 小" P叨d小  
气小 | 予 叨η咒卜 φsn予 n\$6小》 β叨λλ. N小N卜 小nm}d小》 个IV 气HU λd. 8j, 四Uζ予 气9 气小 | 予 气HU  
λ卜. 巾四β 气HU λd. P四nm6吊》 木甲C小9i φ ηU》 "叨叨咒咒" "" "气》 黑" λn卜 ". N卜 《卜 d予, "ηU》  
N卜 《卜 λβ"叨》 n\$ n\$ N四s叨叨 " | 小 "φCη, "气岁 N气巾 d予 小s | 》. 气R, n四吊》 Nm予 气9 N予n咒小 λβ  
| 》. λHn节 d气C巾 四》 }λλ 小s 9笨小 气巾》 四Dφ 气》 悬予 m 《心 | 小!

气μJHληJC P十Nζn "PhηC 叨dn小之 mb四" 叨卜 N叨卜 \$6\$6甲吊 N叨卜 气9 Hλd四之 \$6\$6 i }nD叨黑》 P叨吊d》  
λ四λh i }nηs黑》 β吊λλ.

nd hCn早n λ9 nd 叨&8四苳小予》几早吊  
 H叨9弋 ηβ》 n λ9 hCn七9弋 𠄎四 | 予  
 𠄎𠄎h+C Y小Vβ X小βdC

𠄎η卜β 𠄎𠄎》 小nm nd λP𠄎n n叨早 P叨𠄎λm予》 几早吊 λ卜叨》 𠄎四 | 𠄎<?  
 nη卜 λ叨小予 𠄎Aλ P+Dd𠄎小 λ9 λ | HU》 予》 几早吊 P叨q6苳小吊叨C P+Jdm 25 予》 几早吊》 P四HJ5予 λm叨甲吊 9苳小?

Pnn予 λs木吊 λ》 禽》 ηβφC P "𠄎 / C Y小Vβ X / C" P "λn6λλ》 叨𠄎 U" P叨n9D 卜予 P "λn6λλ》  
 叨𠄎 U" P叨 [卜予, nH] 𠄎Aλ 卜卜𠄎四 P叨》 乍 | 早吊 (1/2), 𠄎HU𠄎四 小nm P+十 | 𠄎R 9苳小? λ | 巾 λ小》 9苳小  
 予𠄎 r》 P四βηs. (H叨9弋 ηβ》 n λ9 hCn予9 𠄎四 | 予, η\ 178.

予》 几予	P+卯+𠄎予 予》 几予 P+虫虫叨𠄎予 𠄎小	
ηβ卜𠄎   ηs.	H\$》 49 10	卜中n 3 23-33
𠄎𠄎弋予 P》 𠄎W弋 叨n叨C	𠄎四n》 } 卜𠄎四. 23 5	四古. 1 1
ns》 叨λ P+Dd𠄎小	λη. 7 14	四古. 1 18
P+Dd𠄎小 𠄎几+λ九𠄎   小	叨h}n 5: 2	四古. 2: 1,2
λ》 s φs叨 卜z小 叨》 η&》 }H益λ	四λ. 3 1	四C吊n 1 6,7
𠄎λU; λβ λP𠄎𠄎 D𠄎 λP<ηV𠄎 βη𠄎λ	H小. 9: 9	四古. 21: 6,7



ከወንጀለኞች ተቆጥቦዋል	ኢ.ሳ. 53:12	ማርቆስ 15 2
ልብሶችን ለመከፋፈል	ፓሳ. 22 18	ዮሐንስ 19: 23,24
መጋጠሚያ እና ከምጣጤ	ፓሳ. 69:21	ዮሐንስ 19: 28,29
መጋጠሚያ እና ከምጣጤ	ፓሳ. 69:21	ዮሐንስ 19: 28,29
የተበላሽ አጥንቶች የሉም	ፓሳ. 34:20	ዮሐንስ 19:33
እሱ ይወጋዋል	ዘው. 12 10	ዮሐንስ 19
እኩም ይገሥጸው ይሆናል	ፓሳ. 109: 29	ማቴ. 27:39
በቀን ውስጥ ጨለማ ከስምርነት ጋር	አሞጽ 8: 9	ማቴ. 27 45

ከሀብታሞች ጋር መቀበር

ኢ.ሳ. 53 9

ማቴ. 27 57-

60

ከሙታን ለመነሳሳት!	ፓሳ. 16 10	ማቴ. 28 6
ወደ ላይ መውጣት	ፓሳ. 68: 18 U	የሉቃስ ወንጌል 24:51
ትሪሚትሲቲክስ በዲ አር ዱንካን. Cincinnati, n.d. ገጽ 395-99.		በመጥምቁ ዮሐንስ አስተዋወቀ
ትንቢት		
እሱ የሴቲቱ ዘር ነበር		በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ ነበር
እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል		እሱ እንደ ሙሴ ያለ ነገደ
እባቡን ያሸንፋል		ነበር
የአብርሃም ዘር		
የይስሐቅ ዘር		
የይሁዳ ዘር		
የዳዊት ዘር		
የመምጣቱና የሞቱበት ጊዜ		
ከድንግል የተወለደው		
እሱ አማኑኤል ተብሎ ተጠርቷል		

የተወለደው በይሁዳ የተወለደው በቤተሰቡም ነው

ታላላቅ ሰዎች ይመጣሉ ለእርሱም ይስገዳሉት. 72 10-15 ማት. 2 1-11

ልጆች ይገድሉት ኤር. 31 15; ማቴ. 2 16-18

የት  
ዘንጋጃ መጠን ትንቢት ተንብዖአል

ጁን. 3 15 ማትል 1: 18

ገሳ. 2 7 ሉቃስ 1: 32-35

Gen.3: 15 ይኑርህ. 2 14

ጭንፍ 22: 118 ጳጳ. 3 16

ጁን. 21 12. 11 18

ጁን. 49 10. 7 14

ጳጳ. 23 25 11ክብደት 13:23; ሮሞ. 1: 3

እና. 9 24-27 ሉቃስ 2 1

ኢሳ. 7 14 ማት. 1 18; የሉቃስ 2: 7

ኢሳ. 7 14 ማት. 1: 22-23

ሚክ. 5: 2 ማት. 2 1; የሉቃስ 2: 4-6

ኢሳ. 40: 3; መጥፎ. 3:1 ማቴ. 3 1-3; ሉቃስ 1 17

ገሳ. 45 7; ኢሳ. ማቴ. 3 16-17; ዮሐንስ 3 34; ድርጊቶች

11:2; 41:1 10:38

Deut 11: 15-18 ሥራ 3 20-22

氣巾 d巾甲吊 D黑 λη   9 氣》 黑Dm十黑η十入n.41: 1-3 P卜中n4: 16-21; P卜中n D》 %λ 4 43		
氣巾 dHη木》 氣9 d》 \$小J馬ηcy》   小	λη. 9 1-3 ηnd予.4 12-16	
D黑 几十叨φ黑巾 叨m 氣9 hag)θ馬λ. 2: 7-9; 四λ.		P卜中n D》 %λ 1945; r木》 n 2 13-16
	3:1	
sU   卞 λη. 53:2	四c吊n 6 3; P卜中n D》 %λ 9:58	
氣巾ηc 氣9 Nmλ四   予   〇c	λ》 s.42: 1-2 dλ. 2 7-9	
P氣巾 cU6鶻	λη. 40 11; 42: 3 四予. 12 15-20; λd; . 4 15	
P十m入   〇c	λ》 s. 53: 9名m. 2 22	
dλ駟λh 几予小λφ φ》 4予	丁η. 69 9 r木》 n 2 17	
〇駟ηJL甲吊 λm中φ駟 λn十駟公λ	丁η. 78: 2 四予. 13 34-35	
十λ駟6予》 wc杰λ	9. 35 55 21 8 1.	
〇D》 s卯节 H》 s十φ〇β   予 λλη駟	丁η. 69: 8; λη. 53:3	r木 1:11; r木 7 5
	丁η. 59: 4; λη.	
〇λβ 卜s P十m 卜	49:7	r木 15 24-25
η不甲予萃小十φ〇β   予 λλη駟	丁η. 118: 22 r木》 n 748; 四古. 21:4	
P氣》 φ 《予9 Pλm》 予s》 Jβ λη. 8 14 〇駟. 932; 1名m. 2 8	丁η. 41 9;	
. 〇黑岁甲 氣》 黑十〇ζη	55 12-14 r木》 n 13: 18-21	
〇黑φ 叨H〇c卞 十dβ杰λ	H小. 13 7 四予. 26 31-56	
. dwλη 虫cm6泓吊 β兕m   〇c	H小. 11:12 四予. 26 15	
βU η》 Hη P兕h入 w小》 P叨nh HJ d叨叨H予 十巾m杰λ. 11 13 四予. 27: 7		
〇叨n6小 卜卜入β小J兕 氣9 H駟λd. 53: 7 四七. 26: 63; 27 12-14		
个》 心 λβ十叨小		λd吊节, λβ 卜馬吊, λλHη9 λλHη駟 βm叨6 卜 氣巾》 氣》 &ηsd小
. IV中R 〇m駟 n〇s   〇c		氣巾 〇叨ηφλ λβ 十Hc叨早 氣忿节9 氣叨C节 n氣》 吼予 十m 卜 βU IV中β λη)n 〇叨ηφλ 十吼   φ. 53:12 四c吊n 15
十〇J十   φ		
P氣巾 氣β小 〇氣竺个 十兕公λ		
勺mλ小吊》 勺m小吊》 氣》 &兕η駟 十w中β杰λ. 53:4 馬》 .	28	



儿吊 叨ηηΔ		
λ   巾 ηS\ 禺 λ9 n 駟mn 巾m予	丁η. 69:21 四予. 27: 39-44	
λ巾 〇〇ηZ P+Hη6ζφ   〇C	丁η. 22 7-8; 35 15-21 四予. 27: 39-44	
λC巾 η予小》 +φ〇d. Pλ〇卞 叨η咒予 λ》 禽》 +D叨 was Δ	λη. 63 1-3; 丁η. 22:1	四古. 27 46
〇叨ηηλ 茅小 駟 ΔηA节》 +η&卜 dh兹小 bm +mη虫Δ	丁η. 22: 18 四予. 27 35	
〇HU 叨》 ηS   φ 《吊》 》 λC叨四》 λ》 S》 卞》 黑Cη9Δ	丁η. 22 6; 79 7; 9:20	駟 15 3; λd; . 13 13; 儿. . 3:13
\$巾 η 禺r吊駟 λη. 53:12 卜巾n 23 24		
n卯十 〇Aλ DJ小	m6 η》 Hη. 12 10 r木》 n 19 34-37	
叨》 Pλ》 S》 巾小 λm》 予 λΔ巾〇C駟	H小. 12 46; 丁η. 34:20	r木》 n 19: 33-36
nury小 〇吊 JC +φ〇ζ IVJ小 叨n9》 λλ P小 駟	λη. 53: 9 四予. 27 57-60 丁η. 16: 8-10 P木甲C予 IV6 2 31	
λ》 黑 ψn+岁 φ》 η卯予 +   n杰Δ φ&η予 叨9λ\$予	丁η. 16: 8-10 卜巾n 24: 6; 24 31; 24 34	
D黑 巾四βηη	丁η. 68	P 卜巾n D》 %Δ 24:51; IV6 1: 9
λ巾予 λHH nmPφ 〇Aλ 虫n 卞   〇十叨ηηβ 2H》 个IV λ9 ηU》 P 卞   小 叨Δn zed 悬φ	18; 24:7-9	
叨入小》 4c駟 P叨ηη; 叨》 叨IV予 d6巾 +φ〇d	丁η. 110: 4; H小. 6 12-13. 5 5-6	
λ个 n\ r》 9 n巾 卜 nλP < η儿 駟四 Dm		

λλHη D黑 ληΔ叨木卞 βη〇 卜

P叨ηH卞 Sφ

丁η. 2 6; λ9. 卜巾n 1 32; r木 18: 33-  
2:44; 7:13-14; 37; 四古. 28 18-19; dΔ.  
λη 2 1-3; 2: 9-10  
叨h. 4:12 卜巾n 24 46-49; IV6 2 1-  
40  
λη. 11 10;  
42: 1; 丁η. 2 8  
λη. 9 6-7; r木. 10:16; IV6 10 44-  
丁η. 45:6-7 48; 駟. 15 9-12







# 4d𐌆𐌆𐌆𐌆 λφ\$ P𐌆𐌆𐌆𐌆\$ φ&n λλφ𐌆𐌆 十虫𐌆𐌆

RandolP Dunn, T6H𐌆𐌆》予 - c𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 &𐌆)  
i 十𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆

ncn 1 - Pλ𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆  
卜𐌆𐌆𐌆 | 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆

λ𐌆𐌆𐌆𐌆 hcn𐌆𐌆𐌆 P | 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 -  
Pλ𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 nd

λ𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆

nλβD𐌆𐌆 λnn 𐌆𐌆𐌆𐌆 - 𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆  
PD》%𐌆𐌆𐌆 PD》%𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆  
poss 予 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆

ncn 2 - d𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 | 予

𐌆𐌆𐌆𐌆 λβ P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆  
2H n2H 𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆  
2H 𐌆𐌆𐌆𐌆 hcn𐌆𐌆𐌆 2H

𐌆𐌆𐌆𐌆 hcn𐌆𐌆𐌆 2H  
hcn𐌆𐌆𐌆

𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆 D𐌆𐌆 λβD𐌆𐌆 n𐌆𐌆𐌆𐌆  
λ&𐌆𐌆𐌆𐌆 nd β𐌆𐌆 𐌆𐌆 | 予

ncn 3 - 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 λ&n λβD𐌆𐌆  
𐌆𐌆𐌆 P+𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆

𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆  
P𐌆𐌆𐌆𐌆 D+𐌆𐌆 λn&λ2 P | 𐌆𐌆𐌆  
λ𐌆𐌆𐌆𐌆, n𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆  
P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 | 9  
}Dm 卜

ncn 4 - 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆

hcn𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆  
P9H6𐌆𐌆 λP𐌆𐌆𐌆

𐌆𐌆𐌆 | 予, | \$n 𐌆𐌆) &n - i 𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆

J𐌆𐌆𐌆 λ9 \$m𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆\$𐌆𐌆𐌆𐌆 \$m𐌆𐌆𐌆𐌆  
b𐌆𐌆6𐌆𐌆)》d𐌆𐌆

ncn 5 - 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆

P𐌆𐌆𐌆𐌆 卜 予𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆

Pλ𐌆𐌆𐌆𐌆) P𐌆𐌆𐌆) 𐌆𐌆𐌆 IV6

𐌆𐌆 卜 2H 𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆  
λ) 𐌆𐌆𐌆𐌆 d𐌆𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆 | 卜

𐌆𐌆𐌆𐌆 m)𐌆𐌆𐌆𐌆 λ 卜) λ9  
d𐌆𐌆𐌆𐌆𐌆 十n 《𐌆𐌆𐌆 λnn

Hλd𐌆𐌆𐌆 s𐌆𐌆 β?6 卜

ncn 6 - P𐌆𐌆𐌆𐌆\$ φ&n 𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆 | 》  
mλ𐌆𐌆𐌆 4β | 𐌆𐌆𐌆 λ9 予) 𐌆𐌆𐌆

𐌆𐌆) &n φ&n

𐌆𐌆) λΔ

nd λP𐌆𐌆𐌆 hcn𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆𐌆 nd  
φ&n) \𐌆𐌆𐌆 H𐌆𐌆𐌆

n 100 λnn 1500 4.𐌆𐌆.  
𐌆𐌆𐌆𐌆 Dβ𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆

𐌆𐌆𐌆\$ φ&n) 𐌆𐌆m9𐌆𐌆 λ9 𐌆𐌆𐌆𐌆

P𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆+𐌆𐌆𐌆) Δ𐌆𐌆𐌆𐌆 - 𐌆𐌆𐌆\$ Dβ𐌆𐌆 𐌆𐌆?

d𐌆𐌆𐌆𐌆\$ φ&n 𐌆𐌆𐌆𐌆) m9𐌆𐌆𐌆  
P+𐌆𐌆𐌆𐌆 𐌆𐌆𐌆\$ φ&n

P+𐌆𐌆𐌆 P𐌆𐌆𐌆𐌆\$ φ&n  
4β | 𐌆𐌆𐌆 λ9 Hβ𐌆𐌆𐌆



--	--